

33-14
694
1957/10/10

መቅደም ።

« ሮሜዎና ገፍልዮት » የተባለውን ፡ በዓለም ፡ ላይ ፡
 በጣም ፡ የታወቀውን ፡ በብዙ ፡ ልዩ ፡ ልዩ ፡ ደራስያን ፡
 ፡ ጽፎ ፡ የተገኘውን ፡ ይህን ፡ ታሪክ ፡ ባግሮኛ ፡ ጽፌ ፡ በቲ
 ትር ፡ መልክ ፡ አድርጌ ፡ ሳቀርብ ፡ መግለጫ ፡ የሆነውን ፡
 ከተታ ፡ ጨምራ ፡ ላንባቢዎች ፡ ማስረጃት ፡ አስፈላጊ ፡
 ያኖ ፡ ታዮኝ ፡ « ሮሜዎና ገፍልዮት » ዜና ፡ በታሪክ ፡
 ፡ ጽፎ ፡ የተገኘ ፡ በአጣሊያን ፡ አገር ፡ በቤሮና ፡ ከተማ ፡
 ፡ ተደረገ ፡ ነገር ፡ ነው ፡ ሲኒማውም ፡ በየጊዜው ፡ አዲስ ፡
 ፡ ባ ፡ ታይቷል ፡ በደራስያን ፡ ላይ ፡ ከፍ ፡ ያለ ፡ ስሜት ፡
 ፡ ሳደሩ ፡ የተነሣ ፡ አርተር ፡ ብሩክ ፡ የሚባል ፡ አንድ ፡
 ፡ ግሊዝ ፡ ባለቅኔ ፡ መዝሙሪያ ፡ በግጥም ፡ ጻፈው ፡
 ፡ ሆ ፡ ሸክሰፐር ፡ ይህን ፡ ቅኔ ፡ መሠረት ፡ አድርጎ ፡ በመ
 ፡ ል ፡ ቲአትር ፡ አድርጎ ፡ አቀረበው ፡ ይኸውም ፡ በዓ
 ፡ ላይ ፡ ከተመሠረቱት ፡ ዋና ፡ ዋናዎች ፡ የድርሰት ፡
 ፡ ራዎች ፡ እንደ ፡ አንዱ ፡ ሆኖ ፡ ተቈጥሯል ፡
 ፡ ስለዚህ ፡ እኔ ፡ አሁን ፡ ስጽፈው ፡ ላገራችን ፡ አንባቢ
 ፡ ሆች ፡ መንፈስ ፡ እንደሚሰማማ ፡ ለኔም ፡ ለራሴ ፡ ባማርኛ ፡
 ፡ ለመግለጥ ፡ እንደሚመቸኝ ፡ አድርጌ ፡ አቅርቤዋለሁ ፡
 ፡ ሌሎች ፡ ደራስያን የጻፉትን ፡ ድርሰት ፡ ሰው ፡ ላገሩ ፡ ሰዎች ፡
 ፡ በራሱ ፡ ቋንቋ ፡ ሊያሰማ ፡ ሲፈልግ ፡ ወይም ፡ ይተረጎሙ



ከዚህ ሚና
 ትዋጽዖ ለገደብ
 ውስጥ ገና
 ደራስያን አንዱ
 ጥቅምት 23
 የተወለዱት ባለቅ
 ከነትን ትምህር
 ባይዱ በጊዜ በ
 ፍራንሴዥስ ስ
 ሚስቱን ዘመናዊ
 ትን ተከታትለዋል
 ረከ፣ የሮማውያን
 ግሊዝ የረገዱት
 ርመን፣ የራስያ
 ያንን በርካታ ላይ
 ከመ ረመሩም በ
 ስድስት ሚና
 ለወገኖች ፣ ገሙ
 ተሰላ።

የአላቤ አዎ የኢቮርኒቲ ለዚህ አስተዋዕላዊው
 ደክተርነት ፡፡፡ 1990 በሰጠበት መቅትም ፡ ጠደርሶት
 መስጠጥ የሚችሉ ፡ ለእነዚህ ታላቅ ደራሲ የሃሳብ ግሊ
 ታላቅ ስደብዎች ለሌሎች የአገገፍ ስልት ገደቦች ፡፡፡
 ደራስያን የደረገት አስተዋዕላዊ ተፋል ፡ ልይደ ለም ፡
 ለደራስያን መላህ ፡ ገደብ በርካታ ደራስያን የላቸውን ፡
 ፡፡፡ ስጠው ፡ በላቸው ፡ ገደቦች ለገደቡ ፡ አውቀውና ፡
 ደራሲ ሊሆኑ ይችላሉ ፡ ላል።
 ሚና ፡ ለተሟላ ፡ ሮክትም የሆነን ሊት ሥራዎች ላይ
 ፡፡፡ ማጠቃለያ ፡ ለመገኘት ፡ ተወላኝ ፡ የሚኖራቸውን ፡ ፋይዎም
 የሚሰጡትን ፡ መሰረታዊውን ፡ ለሌላባቸውን አቅርቧል።

1. ታሪክና ምግብ (፩ኛ መዕከል)
2. ታሪክና ምግብ (፪ኛ መዕከል)
3. የቅኔ ጠባቂ
4. ሮሜዎና ገፍልዮት
5. የራዎች ስልጣን
6. ያንን እንደምን ፡ ስለነች?
7. ታላቅ ፡ ማች



መቅደም

ዋል ፤ አለዚያም ፡ ደግሞ ፡ (ይልቁንም ፡ በግጥም ፡ ሊሠ
 ራው ፡ ሲፈልግ) አስመስሎ ፡ ሠርቶ ፡ ያቀርብዋል ። ትር
 ጉም ፡ ማለት ፡ ሳይለወጥ ፡ እንዳለ ፡ አድርጎ ፡ ቃል ፡
 በቃል ፡ መተርጎም ፡ ነው ። አስመስሎ ፡ መሥራት ፡
 ግን ፡ የዋናውን ፡ ታሪክ ፡ መንገድ ፡ ሳይለቁ ፡ የተሻለ ፡
 መስሎ ፡ በታየው ፡ አኳኋን ፡ ቃሉንና ፡ አካሄዱን ፡ እየ
 ለወጡና ፡ እያዘዋወሩ ፡ ሠርቶ ፡ ማቅረብ ፡ ነው ። ወይም ፡
 ደግሞ ፡ ታሪኩን ፡ ብቻ ፡ በመከተል ፡ ከቃሉ ፡ ግን ፡ የሚ
 ስማማውን ፡ ወስዶ ፡ የማይስማማውን ፡ ትቶ ፡ ከራሱ ፡
 ጨምሮ ፡ መጻፍ ፡ ነው ። ይኸውም ፡ በፈረንጅች ፡ (አዳ
 ፕታሲዮን ፡ ወይም ፡ ኢሚታሲዮን ፡ ይባላል) ።

ይህን ፡ በመሰለው ፡ ጉዳይ ፡ ደራስያን ፡ ያለባቸውን ፡
 የተግባር ፡ ሐተታ ፡ ጥቂት ፡ ብናስተውል ፡ አይከፋም ።
 በሌላ ፡ ቋንቋ ፡ የተጻፈውን ፡ ድርሰት ፡ ሰው ፡ ላገሩ ፡
 ሰዎች ፡ ጽፎ ፡ ለማሰማት ፡ ሲፈልግ ፡ በደንበኛው ፡ ትር
 ጉም ፡ ወይም ፡ (በአዳፕታሲዮን ፡ በኢሚታሲዮን) ፡
 መያው ፡ በሚፈቅድለት ፡ መንገድ ፡ አዘጋጅቶ ፡ ለማቅ
 ረብ ፡ ነጻነት ፡ አለው ።

በውስጣቸው ፡ የሚገኘው ፡ ትምህርትና ፡ አብነት ፡
 ከፍ ፡ ያለ ፡ በመሆኑ ፡ በጠቅላላውም ፡ በማንኛውም ፡ ረገድ ፡
 ምሳሌነቱ ፡ የተሟላ ፡ ሆኖ ፡ በመገኘቱ ፡ ከታሪክ ፡ የተወሰዱ ፡
 አንዳንድ ፡ አርእስቶች ፡ በልዩ ፡ ልዩ ፡ ቋንቋና ፡ በልዩ ፡

መቅደም

ልዩ ፡ ደራስያን ፡ ሲጻፉ ፡ ይኖራሉ ። ለዚህም ፡ የድስት ፡
 ታሪክ ፡ ምሳሌ ፡ ሊሆን ፡ ይችላል ።

እንዲሁም ፡ ደግሞ ፡ የጥንተቹ ፡ የግሪክ ፡ ደራስያን ፡
 እነኤቪል ፡ እርጊድ ፡ የጻፉቸው ፡ «ኤዲፕ» ፡ «አንቲጎን» ፡
 «ኢሬገኔ» ፡ የተባሉ ፡ ቴአትሮች ፡ አሉ ። በኋላም ፡ እነዚ
 ህኑ ፡ አርእስቶች ፡ ባዲሱ ፡ ሥልጣኔ ፡ ዘመን ፡ የተነሡት ፡
 ደራስያን ፡ እነኮርኔይ ፡ ራሲን ፡ ቮልቴር ፡ ገት ፡ በየቋንቋ
 ቸው ፡ አዲስ ፡ ቅርጽና ፡ አዲስ ፡ አካሄድ ፡ እየሰጧቸው ፡
 የታሪኩን ፡ ምንጭ ፡ ሳይለቁ ፡ በኢሚታሲዮን ፡ ጽፈዋቸ
 ዋል ። «የሮሜዎና ፡ ገፍልዮት» ፡ ታሪክም ፤ እንደዚሁ ፡
 በብዙ ፡ ልዩ ፡ ልዩ ፡ ቋንቋና ፡ በልዩ ፡ ልዩ ፡ ደራስያን ፡
 ተጽፏል ።

በሌላ ፡ በኩል ፡ ደግሞ ፡ ስናስተውለው ፡ አንዱን ፡
 የድርሰት ፡ አርእስት ፡ ያንድ ፡ አገር ፡ ተወላጆች ፡ የሆኑ ፡
 ብዙ ፡ ደራስያን ፡ ሊሠሩት ፡ ይችላሉ ። ምክንያቱም ፡
 «የትም ፡ ፍጨው ፡ ዱቄቱን ፡ አምጨው» ፡ እንደሚ
 ባለው ፡ ተረት ፡ ከሠራተኛ ፡ የሚፈለገው ፡ ዋናው ፡ ነገር ፡
 ውብ ፡ የሆነ ፡ ሥራ ፡ ሠርቶ ፡ እንዲያቀርብ ፡ በመሆኑ ፡
 ነው ። ከዚህም ፡ የተነሣ ፡ ብዙ ፡ ደራስያን ፡ ባገራቸው ፡
 ቋንቋ ፡ ሌሎች ፡ ደራስያን ፡ አስቀድሞ ፡ የሠሩትን ፡ ሥራ ፡
 መልሰው ፡ ለዘመኑ ፡ በሚሰማማ ፡ ቅርጽ ፡ አሻሽለው ፡
 ሲያቀርቡት ፡ ይታያሉ ። ምሕረት ፡ የሌለው ፡ ነውር ፡

ሆኖ ፣ የሚቁጠረው ፡ ሌላ ፡ ደራሲ ፡ የጻፈውን ፡ ቃል ፣
 ወስዶ ፡ የራሱ ፡ ሲያደርጉ ፡ መገኘት ፡ ብቻ ፡ ነው ።
 ነገር ፡ ግን ፡ ቁራርጠኛ ፡ ለዋውጦ ፡ ለማሻሻል ፡ ሲፈ
 ለግ ፡ ትልቅ ፡ ባለሙያ ፡ መሆን ፡ ያሻል ። ይህንኑም ፡ ያገ
 ራችን ፡ ሊቅ ፡ አለቃ ፡ ኪዳነ ፡ ወልድ ፡ ስለ ፡ ፈደል ፣
 ሐተታ ፡ መዝገበ ፡ ፈደል ፡ በተባለው ፡ መጽሐፋቸው ፣
 «የፈደልን ፡ ገላ ፡ ደፍሮ ፡ ለመቅረጥ ፡

ሐኪም ፡ መሆን ፡ ያሻል ፡ በአፍኦ ፡ በውስጥ» ፣
 ሲሉ ፡ የተናገሩት ፡ ቃል ፡ ለዚህ ፡ አሳብ ፡ ደጋፊ ፡ ሊሆን ፣
 ይችላል ። ለምሳሌ ፣ ስለ ፡ ፎስት ፡ ታሪክ ፡ ከጥንት ፡ ተያ
 ይዞ ፡ የመጣው ፡ ዜና ፡ ሊቁ ፡ ፎስት ፡ በሞተ ፡ ጊዜ ፡ ነፍሱ ፣
 ተኩነነች ፡ ይላል ። ብዙዎችም ፡ ደራስያን ፡ በድርሰታቸው ፣
 ይህንኑ ፡ አጽድቀውታል ። ገት ፡ ግን ፡ ለፍልስፍናውም ፡
 ሆነ ፡ ወይም ፡ ለራሱ ፡ ምኞት ፡ ወይም ፡ እምነት ፡ የፎስት ፣
 መኩነን ፡ የማይስማማ ፡ ሆኖ ፡ ስላገኘው ፡ የታሪኩን ፡
 አካሄድ ፡ አፍርሶ ፡ በድርሰቱ ፡ ውስጥ ፡ ፎስት ፡ በማርገሪት ፡
 አማላጅነት ፡ እንዲጸድቅ ፡ አደረገው ። ይሁን ፡ እንጂ ፡ የገ
 ትን ፡ ባለሙያነት ፡ ማንኛውም ፡ ደራሲ ፡ ሊያገኘው ፡
 አይችልም ።

በፈጠራ ፡ የተገኘውን ፡ ልብ ፡ ወለድ ፡ የሆነ ፡ ታሪክ ፣
 ለመለወጥ ፡ ይቻላል ። ነገር ፡ ግን ፡ መሠረቱ ፡ ከውነተኛ ፡
 የታሪክ ፡ ምንጭ ፡ ለተቀዳው ፡ ዜና ፡ በተቻለ ፡ መጠን ፡
 እውነተኛውን ፡ መንገድ ፡ መከተል ፡ የተሻለ ፡ ነው ።

ከዚህም ፡ የተነሣ ፡ ለምሳሌ ፡ አንዳንድ ፡ የፈረንሳይ ፣
 ባለቅኔዎች ፡ ዲብሊን ፡ የመሰሉ ፡ ካሼክስፒር ፡ በኋላ ፡ ይህ
 ንጉ ፡ «የሮሜዎንና ፡ ጁልዮትን» ፡ ታሪክ ፡ በፈረንሳይ ፡
 ቋንቋ ፡ ጽፈው ፡ በቴአትር ፡ ሲያቀርቡት ፡ እናሻሽላለን ፡
 በማለት ፡ ካሼክስፒር ፡ አካሄድ ፡ በጣም ፡ ርቀው ፡ እየሄዱ ፡
 ብዙ ፡ ነገር ፡ በመለወጣቸው ፡ ሥራቸው ፡ ተበላሽቶባቸ
 ዋል ። ይህም ፡ የሆነበት ፡ ምክንያት ፡ ሼክስፒር ፡ ቴአት
 ፍን ፡ የጻፈው ፡ ከዋናው ፡ የታሪክ ፡ ምንጭ ፡ ቀድቶ ፡ ከሆነ ፡
 እሱን ፡ መከተል ፡ እንደሚገባ ፡ የሱን ፡ መንገድ ፡ ለውጦ ፡
 ለመሥራት ፡ ማሰብ ፡ ግን ፡ ከእውነተኛው ፡ ነገር ፡ መራ
 ቅን ፡ እውነተኛ ፡ የሆነውንም ፡ ነገር ፡ ሠርዞ ፡ ፈጠራ ፡
 ማግባት ፡ የሚያምረውን ፡ ነገር ፡ ይበልጥ ፡ አሳምራለሁ ፡
 በማለት ፡ እንዲበላሽ ፡ ማድረግን ፡ እንደሚያስከትል ፡
 ባለማስተዋላቸው ፡ ነው ። ስለዚህ ፡ ይኸንን ፡ በመመ
 ልከትና ፡ ይህን ፡ ከመሰለውም ፡ ጉዳት ፡ ለመዳን ፡ ስል ፡
 በተቻለኝ ፡ መጠን ፡ የሼክስፒርን ፡ አካሄድ ፡ ለመከተል ፡
 ሞክራለሁ ። ይሁን ፡ እንጂ ፡ ለዋናው ፡ ታሪክ ፡ ምንም ፡
 ሊያገኙልኝ ፡ የማይችሉውን ፡ እንደ ፡ ጎርፍ ፡ ነገር ፡ ሆኖ ፡
 የሚቁጠረውን ፡ በመተው ፡ ወይም ፡ ቃሉን ፡ በመለወጥ ፡
 ወይም ፡ ደግሞ ፡ በማሳጠር ፡ ዋና ፡ ነገር ፡ ያልሆነውንም ፡
 በመሰረዝ ፡ ያሻሻልኩት ፡ ብዙ ፡ ነገር ፡ አለ ። ባጭሩ ፡ የሼክ
 ስፒርን ፡ መንገድ ፡ ተከትቶ ፡ በራሴ ፡ ንግግርና ፡ አካሄድ ፡

ጠለፍጥታቢና ጦርኛ ፡ አቀረብኩት ፡ እንጂ ፡ የሽከርካሜ
 ርገ ፡ ቴሌፎን ፡ ቃል ፡ በቃል ፡ አልተረገጥኩትም ፡
 - ይህም ፡ ስለ ፡ ተባለ ፡ የናው ፡ አሳቤ ፡ ር የርግግና ፡ የግጥም
 ፍትና ፡ ታሪክ ፡ በራሱ ፡ ግጥም ፡ ለግብግብ ፡ ከመረጣጣ
 ደልቅ ፡ ስሙ ፡ ጥሩ ፡ የሆነውን ፡ የሽከርካሜ ፡ ሥራ ፡ ለግ
 ሳውቅ ፡ ለሌላ ፡ ጠቅና ፡ ለላውን ፡ ለመከተል ፡ የተጣጣ
 ርኩት ፡ መሆኑን ፡ እንባቢዎች ፡ በረዳልኝ ፡ እውቃሁ

ሽከርካሜ ፡ ግለት ፡ ግንደ ፡ ሽከርካሜ ፡ ግለት ፡
 የእንግሊዝ ፡ ተወላጅ ፡ የሆነ ፡ በደራሲነቱ ፡ ከፍ ፡ ያለ ፡
 ኩባር ፡ ያገኘ ፡ ሰው ፡ ነው ፡ የእንግሊዝን ፡ ጳጳስ ፡ የተሰ
 በረ ፡ ያደረገው ፡ ሽከርካሜ ፡ ነው ፡ ብንል ፡ ስለ ደራሲው ፡
 ከሚገባው ፡ ግምት ፡ በላይ ፡ መናገር ፡ አይሆንብንም ፡
 ለዚህ ፡ አላብ ፡ ደጋፊ ፡ ሲሆን ፡ የሚችል ፡ አንዳንድ ፡
 ጥቅስ ፡ ከዚህ ፡ ቀጥለን ፡ እናመጣለን ፡

አንዳንድ ፡ ሰዎች ፡ አንድ ፡ ደራሲ ፡ (ደልቁንም ፡
 በግጥም ፡ ሲጻፍ ፡) የሥራው ፡ ዋጋ ፡ ከፍ ፡ ብሎ ፡ እንዲ
 ገመት ፡ ታሪኩን ፡ ራሱ ፡ ከልቡ ፡ አንቅቶ ፡ የፈጠረው ፡
 እንዲሆን ፡ የሚያስፈልግ ፡ ይመስላቸዋል ፡ ይህ ፡ የሲቴራ
 ቴርን ፡ ታሪክ ፡ ጠንቅቆ ፡ አለግወቅን ፡ የሚያሳይ ፡
 ስልተት ፡ ነው ፡ ለምሳሌ ፡ ሽከርካሜ ፡ የጻፉትን ፡ ቴሌ
 ትሮች ፡ ሁሉ ፡ የቀዳው ፡ ከሱ ፡ በፊት ፡ ሌሎች ፡ ደራሲ
 ናን ፡ ከጻፉት ፡ ላይ ፡ ነው ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ውብ ፡ በሆነ ፡

ግጥም ፡ ለሳምር ፡ ለግቅረብ ፡ ተወዳዳሪ የልዕል ፡ ለውጥ
 ያገኘ ፡ እሱ ፡ ብቻ ፡ መሆኑ ፡ አርእስቱን ፡ ከልቶች ፡
 ደራሲያን ፡ ላይ ፡ መውሰድ ፡ የሥራውን ፡ ዋጋ ፡ ጥቂት ፡
 እንኳ ፡ አልቀነሰበትም ፡ ይህንንም ፡ ስንል ፡ ሽከርካሜ ፡
 በደራሲያን ፡ ወይም ፡ በባለቅኔዎች ፡ ደረጃ ፡ ሲቀመጥ ፡
 ከነሆኖር ፡ ጋራ ፡ ሆኖ ፡ በጣም ፡ ከፍ ፡ ያለውን ፡ የውጭ
 መሪያውን ፡ ግዕርግ ፡ ይዞ ፡ የሚኖር ፡ መሆኑን ፡ ግስጥ
 ዘብ ፡ እንወዳለን ፡

ሽከርካሜ ፡ ምን ፡ ያህል ፡ ከፍ ፡ ብሎ ፡ በግልጽ ፡ የታ
 ወቃ ፡ የተከበረና ፡ የተመሰገነ ፡ ባለቅኔ ፡ መሆኑን ፡ ለው
 ረዳት ፡ ብንፈልግ ፡ ባጭሩ ፡ አዕክላንድር ፡ ጽግብ ፡ ጭላ
 ገዢነቱ ፡ ቀጥሎ ፡ ብዙ ፡ ሰዎች ፡ የፈጠረ ፡ ሽከር
 ርካሜ ፡ ነው ፡ ስለ ፡ የተናገረውን ፡ ቃል ፡ መጥቀስ ፡
 ይበቃ ፡ ይመስለኛል ፡

ይህ ፡ አንድ ፡ የፈረንሳይ ፡ ደራሲ ፡ የተናገረው ፡ ቃል ፡
 ሲሆን ፡ አሁን ፡ ደግሞ ፡ በእንግሊዘኛ ፡ ዘንድ ፡ ለሽከር
 ርካሜ ፡ የተደረገለትን ፡ ከፍ ፡ ያለ ፡ ግምት ፡ እናስተውል ፡
 በጣም ፡ የታወቀውና ፡ በደራሲነቱ ፡ የተመሰገነው ፡
 ተግባር ፡ ካርላይል ፡ የተባለው ፡ የእንግሊዝ ፡ (ሌቡስ) ፡
 አገር ፡ ደራሲ ፡ ስለ ፡ ሽከርካሜ ፡ ከዚህ ፡ ቀጥሎ ፡ ያለውን ፡
 ቃል ፡ ጽፏል ፡ « እናንተ ፡ እንግሊዘኛ ፡ የሆንድ ፡ መን
 ግሥታችሁን ፡ ብታጡ ፡ ይገላቸዋልን ፡ ወይስ ፡ ደግሞ ፡

የናንተን ፡ ሼክስፐር ፡ ብታጡ ፡ ይሻላችኋል ? የሀንድን ፡
 መንግሥት ፡ ጨርሳችሁ ፡ ያላገኛችሁት ፡ ሆኖችሁ ፡ ብት
 ቀሩ ፡ ትወዳላችሁን ፡ ወይስ ፡ ደግሞ ፡ የናንተ፣የሆነውን ፡
 ሼክስፐርን ፡ ፈጽሞ ፡ ያላገኛችሁት ፡ ብትሆኑ ፡ ትወዳላ
 ችሁ » ? ተብለን ፡ ብንጠየቅ ፡ ኖሮ ፡ ምን ፡ እንመልስ ፡
 ኖሯል ። በእውነቱ ፡ ይህ ፡ ጥያቄ ፡ ከባድ ፡ ሆኖ ፡ በት
 ገኛ ፡ ነበር ። የመንግሥት ፡ ሰዎች ፡ የሆኑት ፡ አራሲያል ፡
 በሆነ ፡ ንግግር ፡ የሚመልሱ ፡ መሆናቸው ፡ አይጠረጠ
 ርም ። እኛ ፡ የእንግሊዝ ፡ ሕዝቦች ፡ ግን ፡ በበኩላችን ፡
 የሀንድ ፡ መንግሥት ፡ ቢኖረን ፡ ወይም ፡ ባይኖረን ፡ ለኛ ፡
 የሚበልጥብን ፡ ሼክስፐር ፡ ነው ፡ ብለን ፡ መመለስ ፡ ግድ ፡
 ይሆንብናል ። በዚያም ፡ ሆነ ፡ በዚህ ፡ የሀንድ ፡ መንግ
 ሥት ፡ ውሎ ፡ አድሮ ፡ አንድ ፡ ቀን ፡ ከእጃችን ፡ መው
 ጣቱ ፡ የማይቀር ፡ ነገር ፡ ነው ። ሼክስፐር ፡ ግን ፡ ሁል ፡
 ጊዜ ፡ ከኛ ፡ ጋራ ፡ ይኖራል ። እኛም ፡ ደግሞ ፡ የኛ ፡ ሼክ
 ስፔር ፡ ከሆነው ፡ ጋራ ፡ ሳንለያይ ፡ አብረን ፡ እንኖራለን።

ቶማስ ፡ ካርላይል ፡ ይህን ፡ ቃል ፡ የጻፈው ፡ እንደ ፡
 አውሮፓ ፡ አቋጣጠር ፡ ካ፲፰፻፵፰ ፡ ዓ ፡ ም ፡ በፊት ፡
 ነው ። የተናገረው ፡ ትንቢት ፡ እንሆ ፡ ከመቶ ፡ ዓመ
 ታት ፡ በኋላ ፡ ደረሰ ።

ዛሬ ፡ ሀንድ ፡ ምንም ፡ እንኳ ፡ በፈቃዷ ፡ በከመንግሥት
 አገሮች ፡ ኅብረት ፡ ውስጥ ፡ ብትሆን ፡ ከእንግሊዝ ፡ እጅ፡

ወጥታ ፡ ሙሉ ፡ ነጻነቷን ፡ አግኝታለች ። ሼክስፐር ፡ ግን ፡
 ከእንግሊዝ ፡ ሕዝብ ፡ ጋራ ፡ ሳይለያይ ፡ ዘለዓለም ፡ ይኖ
 ራል ።

ይህ ፡ ትልቅ ፡ ደራሲ ፡ ቶማስ ፡ ካርላይል፣የተናገረው፡
 ቃል ፡ የሕዝብ ፡ ትልቅነት ፡ የሚመሠረተው ፡ በግዛቱ ፡
 ሰፋትና ፡ በሀብቱ ፡ በዛት ፡ ላይ ፡ ብቻ ፡ ሳይሆን ፡ ይልቁ
 ንም ፡ የመንፈስ ፡ ሀብት ፡ በሆነው ፡ በሊቴራቱር ፡ ላይ ፡
 ሆኖ ፡ በሠለጠኑት ፡ ሕዝቦች ፡ ዘንድ ፡ እንደሚገመት ፡ ይገ
 ልጥልናል ። ወደ ፡ ሠላሳ ፡ ስምንት ፡ በሚጠጉት ፡ ቴአት
 ሮቹ ፡ ውስጥ ፡ ሼክስፐር ፡ ሰዎችን ፡ እንደ ፡ ጠባይ፣እንደ፡
 ጠባያቸው ፡ አድርጎ፡ሲያናግራቸውና፡ሲሥላቸው፡መንፈስ፡
 በሚማርክ፡ንግግሩ፡ጠባያቸውን፡ሲገልጠው ፡ ያለፉት ፡ የሞ
 ቱት፣የተረሱት፡ታሪክ፡ብቻ፡የሚያስታውሳቸው፡ሰዎች፡በሱ፡
 ቴአትር ፡ ውስጥ ፡ ሕይወት ፡ አግኝተው ፡ እንዲንቀሳቀ
 ሱና ፡ ዘለዓለም ፡ እንዲኖሩ ፡ አድርጓቸዋል ። በደራሲነ
 ቱም ፡ እንደ ፡ ዋና ፡ ሞያ ፡ ሆኖ ፡ የሚቈጠርለት ፡ ጠባይ፡
 በቴአትሩ ፡ ውስጥ ፡ የሚገኙትን ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ ሕያዋን ፡
 ሆነው ፡ እንዲኖሩ ፡ ሲያደርጋቸው ፡ ከሞካኔ ፡ ወደ ፡ ርኅ
 ራኔ ፡ ከቀልድ ፡ ወደ ፡ ቁም ፡ ነገር ፡ ካሸባሪነት ፡ ወደ ፡
 ርጋታ ፡ ከመንፈስ ፡ ግለት ፡ ወደ ፡ ደመ ፡ በራድነት ፡ ከጥል
 ቅነት ፡ ወደ ፡ ገርነት ፡ ለመዘዋወርና ፡ ለመለዋወጥ ፡ አስ
 ደናቂ ፡ ቅልጥፍና ፡ ያለው ፡ በመሆኑ ፡ ነው ።

167

ምንም : እንኳ : የጸፈው : አንዳንድ : ኮሚዲ : ቢኖር
 ሼክስፒርን : ከቀሩት : ደራስያን : የተለየ : የሚያደርገው
 አንዱም : የግል : ጠባዩ : የሱ : ቴአትር : ሁል : ጊዜ
 የሚፈጸመው : በደም : በመሆኑ : ነው ። « ማክበት »
 « ሐምሌት » : « ንጉሥ : ሊር » : « ኦቴሎ » : « ሮማ
 ዎና : ዠፍልዮት » : « አንቷንና : ክሌዎፓትር » : ሌሎ
 ችም : እነዚህን : የመሰሉት : የሼክስፒር : ቴአትሮች
 በውስጣቸው : ያሉት : ሰዎች : በክፋታቸው : ቁመቶችና
 በቀለሞች : በመሆናቸው : በምቀኝነታቸው : የመንግሥ
 ትን : ሥልጣን : በመፈለጋቸው : በሰይፍ : ይተራረዳሉ ።
 በመርዝና : በጩቤ : ይጋደላሉ ፤ ይተላለቃሉ ። ስለዚህ
 የሼክስፒር ሰዎች ሁል ጊዜ : በደም ሲዋኙ እናያቸዋለን ።

የ«ሮሜዎና : ዠፍልዮት» : ታሪክ : በሁለት : ቤተ
 ሰቦች : መካከል : የተፈጠረ : ቁምና : በቀል : ያስከተለ
 ውን : መዘዝ : የሚገልጥ : ነው ።

የሰዎችን : ሕይወት : ሼክስፒር : እንደ : ታላላቆቹ
 የግሪክ : የትራገጫ : ደራስያን : የሚተረጉመው : ባደጋ :
 ነው ። ናፖሌዎን : ሲናገር : ባደጋና : በሞት : « በትራ
 ገጫ » : የማያልቅ : ቴአትር : ቴአትር : አይደለም ።
 ብሏል ።

ደስታና : ተደላ : የሰውን : ባሕርይ : ዝቅ : ሲያደር
 ጉት : አደጋና : ሐዘን : ግን : ሰውን : በጠባዩና : በአእ
 ምሮው : ከፍ : ያደርገታል ።

አሪስቶጥስ^፩ : (አርስጣጣሊስ) : ሲናገር : ትራ
 ገጫ » : የሚመለከተው : ዐላማ : የሸብርንና : የርገራ
 ጌን : ስሜት : በመቀስቀስ : የሰውን : ፍትዎቶች : የጠፋ
 የነጠፋ : ለማድረግ : ነው ። ይላል ።

ይሁን : እንጂ : ሼክስፒር : ትራገጫን : ሲጽፍ :
 ከሌሎቹ : ደራስያን : የተለየ : ስጦታና : ሙያ : ያለው :
 ሆኖ : ይገኛል ። አንድ : ደራሲ : ሲናገር : « ሆሜርና :
 ሼክስፒር : በእጃቸው : የሚነኩትን : ነገር : ሁሉ : ወርቅ :
 ያደርገታል » : ብሏል ።

ካፑሌና : ሞንታግ : ሁለት : ባላባቶች :
 ሆነው : የሚኖሩ : ሁል : ጊዜ : ጠላቶች :
 የእነሱም : ወገኖች : ባገረ : ቬሮና :
 ድንገት : ሲገናኙ : ሲያልፉ : በገጽጽ :
 ጠብ : እያበቀሉ : በተንኮል : በዘዴ :
 ይተላለቃሉ : በሰይፍ : በገጽጽ =
 ሮሚዎና : ገፍልዮት : ሁለት : ልጆቻቸው :
 በጣም : ተዋደዱ : ፍቅር : አድርገዋቸው :
 ግን : አባቶቻቸው : በነሱ : መካከል :
 ብርቱ : ስለ : ሆነ : የነበረው : በቀል :
 ዕርቅን : እንቢ : ብለው : ከቁም : ስላልወጡ :
 በእነሱ : ጎጠካት : ልጆቹ : ተቀጡ =
 ሆኖ : የተገኘ : ባገረ : ቬሮና :
 እጅግ : የሚያሳዝን : የሚያስለቅስ : ዜና :
 አንባቢ : ተመልክት : እንግዲህ : አስተውለው፤
 የምናቀርብልህ : ታሪኩ : ይኸ : ነው =

፩

ሮሚዎና : ገፍልዮት =

አንደኛ : አክት =

ትይንት : ፩ =

(በቤርና : ከተማ : አውራ : መንገድ : ላይ) :

ሶምሶንና : ጎርጎርዮስ :

ሶምሶን =

ዛሬ : ሣር : ቅጠሉ : ዕረርና : ሙጁ :

ደም : ደም : ይሸተኛል : ምክንያቱን : እንጂ =

ጎርጎርዮስ =

የሞንታግ : ወገኖች : ሸተውህ : ይሆናል ፤

ሶምሶን =

የነሱማ : ጠረን : በሩቅ : ይቀረናል =

ጎርጎርዮስ =

ምን : ታደርግ : ኖሯል : አሁን : ብቅ : ቢሉ ?

ሶምሶን =

አይዞህ : በኔ : በኩል : አይነግም : ጥሉ :

ግን : እኔ : በሰላም : ብሄድም : ዐርፏ :

ሳይጣላ : አይቀርም : ዐመለኛው : ሰይፌ =

ጎርጎርዮስ =

አይጠረጠርም ፤ መቼም : ካየናቸው ፤

እነሱም : አይለቁን : እኛም : አንተዋቸው =

ሶምሶን =

እኔጣ : እንኳንስ : እነሱን : አይቼ :
ውሻቸውን : ሳየው : በደንገት : አግኝቼ :
ያንቀጠቅጠኛል : ደሜ : እየተቋጣ =

ጎርጎርዮስ =

ከሞንታግ : አሸከሮች : ያው : አንደኛው : መጣ
አንዱም : ተከተለ : ብቅ : አሉ : ሁለቱ = መጣ

ሶምሶን =

ይንቀሳቀስ : ጀመር : የሰይፌ : ስለቱ =

ጎርጎርዮስ =

እንግዲህ : ተጠንቀቅ : ሶምሶን : ተሰናዳ ፤

ሶምሶን =

ብቻ : እንዳያገኘን : የዳኝነት : ዕዳ :
አንድ : ዘዴ : እናምጣ : ጠቡን : እንዲያነው :

እዚህ : ከኛ : አጠገብ : ጠብቄ : ሲደርሱ :

ፊቱን : ወደ : እነሱ : እንዲያዩኝ : መልሼ :

አስቋጣቸዋለሁ : ከንፈሪን : ነክሼ =

(አብርሃም : ቤልሻጥር : መጡ) =

አብርሃም =

አንተ : በኛ : ነው : ወይ : ከንፈር : የምትነክሰው ፤

ሶምሶን =

እኔን : አይጠይቅም : እንዳንተ : ያለ : ሰው =

አብርሃም =

በኛ : ላይ : እንደሆነን : ንገረኝ : በዳግነት :

ሶምሶን =

መጠየቅ : አያሻም : ከኖረህ : ወንድነት =

አብርሃም =

ሁሉም : በጃቸው : ነው : ሻምላ : ሆነ : ሰይፋም ፤

የሞንታግ : ወገኖች : ተሰድበው : አያልቅም =

ሶምሶን =

የት : አይተገል : ቀርተው : መዋጋት : ሳያውቁ ፤

የካፍሌ : አሸከሮች : በናንተ : ሲጠቁ ?

አብርሃም =

ሊታይ : ነው : እኮ : የናንተ : ጉብዝና ፤

ሶምሶን =

መኝ : አጣህ : መሆኑን : የኛ : ወገን : ጀግና =

(ጭምር : ይገጥሙ) =

ቤንሾሊም = (ይመጣል) =

ያላንድ : ምክንያት : በከንቱ : ሳይቸግር :

አሁን : ምን : ይባላል : የናንተ : ግርግር =

ሁል : ጊዜ : ጧት : ግታ : ስታልቶ : በመንገድ :

ልማድ : ሆነባችሁ : ደርሶ : ግንገራበድ =

ለማምጣት : ነው : እኮ : በናንተ : የተነሣ :

በጌቶቻችሁ : ላይ : የዳኛ : ወቀሣ =

ቲባልት ፡ (ሻምላውን ፡ መዞ ፡ እያወዛወዘ ፡ መጣ) ።

እየው ፡ ቤንሾሊዎ ፡ ጥላውን ፡ ዘርግቶ ፤
ሞት ፡ የያዘ ፡ ሻምላ ፡ በራስህ ፡ ሳይ ፡ መጥቶ ፡
ተመልከት ፡ ሲያንዣብብ ፡ እንደ ፡ ጆሬ ፡ አሞራ

ቤንሾሊዎ ።

መንፋትህ ፡ ይቅርና ፡ የማይረባ ፡ ጉራ ፤
እንገላግላቸው ፡ ይልቅ ፡ ተረዳድተን ።

ቲባልት ።

ልገጥምህ ፡ ነውና ፡ የመጣሁት ፡ አንተን ፡
ይልቅ ፡ ተሰናዳ ፡ ሻምላህን ፡ ምዘዘው ፤
ሳትዋጋ ፡ እንዳትሞት ፡ ቶሎ ፡ በጅህ ፡ ያዘው ።
ቲባልት ፡ ሻምላ ፡ መዞ ፡ እጁን ፡ ከዘረጋ ፡
ሲመለስ ፡ አይችልም ፡ ጠላቱን ፡ ሳይወጋ ፡
ወይም ፡ ደግሞ ፡ ራሱ ፡ ቀድሞ ፡ ካልወደቀ ።

ቤንሾሊዎ ።

ፉከራህ ፡ ከንቱ ፡ ነው ፡ በጣም ፡ የተናቀ ።
(ውጊያ ፡ ይገጥማሉ) ።
ሞንታግ ፡ (መጣ) ።

ወገኖቼ ፡ ሁሉ ፡ ድረሱ ፡ በፍጥነት ፤
እነሆ ፡ ሰዎቼን ፡ ፈጁዋቸው ፡ በድንገት ።

ሰይፌን ፡ አቀብሎኝ ፡ በቶሎ ፡ ፍጠኑ ።
የሞንታግ ፡ ሚስት ፡ (ተከትላ ፡ መጣች) ።

እስቲ ፡ ባዶ ፡ እጅዎን ፡ አሁን ፡ ምን ፡ ሊሆኑ?
ካፑሌ ፡ (መጣ) ።

ሰይፌን ፡ አቀብለኝ ፡ ማነህ ፡ ቶሎ ፡ ድረስ ።
የካፑሌ ፡ ሚስት ፡ (ተከትላ ፡ መጣች) ።

ሽማግሌው ፡ አብደል ፡ ድረሱልኝ ፡ በነፍስ ።
ወታደር ።

ይርጋ ፡ በየቦታው ፡ ሁሉም ፡ ጠቡን ፡ ትቶ
ልዑልነታቸው ፡ መጣ ፡ ተቆጥቶ ።

መስፍኑ ፡ (አገረ ገዥ) ።

መልካም ፡ ነው ፡ አየነው ፤ ይብቃ ፡ አሁን ፡ እርጉ ፤
ውጊያውን ፡ ትታችሁ ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ ተጠጉ ፡
ካፑሌና ፡ ሞንታግ ፡ ልንገራችሁ ፡ ስሙ ፡
የናንተ ፡ አምባገብ ፡ በመደጋገሙ ፡
አልነቀል ፡ ብሎ ፡ የቋማችሁ ፡ መርዙ ፡
ሥር ፡ ስለ ፡ ሰደደ ፡ ጠንቃችሁ ፡ መዘዙ ፡
ደከመኝ ፡ ሰለቸኝ ፤ ታከተኝ ፡ በብዙ ።
ምንድንነው ፡ በውነቱ ፡ እንዲህ ፡ ያለ ፡ ነገር ፤
ሰላም ፡ እያወኩ ፡ ዘለዓለም ፡ ማስቸገር ።

ሁል ፡ ጊዜ ፡ ግርግር ፡ ሁል ፡ ጊዜ ፡ ጫጫታ ፡
 ሁል ፡ ጊዜ ፡ አምባገነን ፡ ሁል ፡ ጊዜ ፡ ቁቁታ ።
 በናንተ ፡ ምክንያት ፡ ስንት ፡ ደም ፡ ፈሰሰ ፤
 ስንት ፡ ጊዜ ፡ አገሩ ፡ ጸጥታው ፡ ፈረሰ ፡
 ስንት ፡ ጊዜ ፡ በጠብ ፡ ከተማው ፡ ታመሰ ፡
 አገሪ ፡ በናንተ ፡ — ንገሩኝ ፡ በሉ ፡ እኮ ፡
 እስከ ፡ መቼ ፡ ድረስ ፡ ይኖራል ፡ ታውኮ ፡
 እስቲ ፡ በማን ፡ አገር ፡ እስቲ ፡ በማን ፡ ዕድሜ ፡
 እንዲህ ፡ ያለ ፡ ጥጋብ ፡ የሌለው ፡ ፍጻሜ ፡
 እስከ ፡ ዛሬ ፡ ድረስ ፡ ይታወቃል ፡ ታይቶ ፤
 ማንም ፡ ሰው ፡ ይፍረደው ፡ ይህን ፡ ተመልክቶ ።
 እስከ ፡ መቼ ፡ ድረስ ፡ ሕዝቤ ፡ በሰይፍ ፡ ያልቃል ፡
 ትሰሙኝ ፡ እንደሆን ፡ እንግዲህ ፡ ይበቃል ።
 በእውነቱ ፡ ዕውቁት ፡ ከዛሬ ፡ ጀምሮ ፡
 በናንተ ፡ መካከል ፡ ቢሆን ፡ አምባገነን ፡
 አዝዣለሁ ፡ አጥፊው ፡ በሞት ፡ እንዲቀጣ ፡
 አለዚያም ፡ ጨርሶ ፡ ካገር ፡ እንዲወጣ ።
 እንግዲህ ፡ ልባችሁ ፡ የኔን ፡ ፍቅር ፡ ቢሻ ፡
 የዛሬው ፡ ጠባችሁ ፡ ይሁን ፡ መጨረሻ ፡
 ስታዝኑ ፡ እንዳልሰማ ፡ በኋላ ፡ በፈራጅ ፡
 ይህን ፡ ያሁን ፡ ቃሌን ፡ ቁጠሩት ፡ እንዳዋጁ ።

የመስፍን ፡ ገሌጽ ፡ ገልጽት ።

ትይንት ፡ ፪ ።
 ካፍሌ ፡ ፓሪስ ፡ አንድ ፡ አሽከር ።
 ካፍሌ ፡ ^{ሆሎኖስ} ።
 የመስፍን ፡ ትእዛዝ ፡ ስለ ፡ ሆነ ፡ ብርቱ ፡
 ሞንታግና ፡ እኔ ፡ ሳስበው ፡ በውነቱ ፡
 እንግዲህ ፡ ጠባችን ፡ እየቀዘቀዘ ፡
 ይሄድ ፡ ይመስለኛል ፡ ባዋጅ ፡ ከተያዘ ።
 ፓሪስ ።
 ሰማችሁ ፡ ዝናችሁ ፡ በጣም ፡ የታወቀ ፡
 እንዲሁም ፡ ከብራችሁ ፡ ከሁሉም ፡ የላቀ ፡
 ሆኖ ፡ ይህን ፡ ያክል ፡ ጊዜ ፡ ትጣልታችሁ ፡
 በጣም ፡ ያሳዝናል ፡ በጠብ ፡ መኖራችሁ ፡
 እረ ፡ እንደ ፡ ምን ፡ ሆነ ፡ ደግሞስ ፡ የኔ ፡ ነገር ፡
 ልጅዎን ፡ ለማግባት ፡ ጠይቁዎት ፡ ነበር ።
 ካፍሌ ።
 ችላ ፡ ብዬ ፡ አይደለም ፡ ጥቂት ፡ ጊዜ ፡ ታገሥ ፤
 ገልጽት ፡ ከፍ ፡ ትበል ፤ ለመታጨት ፡ ትድረስ ፡
 አሁን ፡ አእምሮዎ ፡ ዕውቀቷም ፡ አልጠና ፤
 ከልጅነት ፡ ዕድሜ ፡ አልወጣችም ፡ ገና ፡
 እስከዚያ ፡ ድረስ ፡ ግን ፡ አንተ ፡ ተላመዳት ፤
 ትወቅህ ፡ ዕውቃት ፡ ትውደድህ ፡ ውደዳት ።

አሁን ፡ ለምሳሌ ፡ ይኸው ፡ ዛሬ ፡ ማታ ፡
 ትልቅ ፡ ግብዣ ፡ አድርጌ ፡ በቤቴ ፡ ጨዋታ ፡
 ደስታም ፡ ይሆናል ፡ አንተም ፡ እንዳትቀር ፤
 ናና ፡ ከሷ ፡ ጋራ ፡ ቀርበህ ፡ ተነጋገር ።
 በጣም ፡ ተዋወቁ ፤ ና ፡ እባክህ ፡ አንተ ፡ አሽከር ፤
 በዚህ ፡ ወረቀት ፡ ላይ ፡ ተጽፎ ፡ ስማቸው ፡
 የሚነበበውን ፡ ቶሎ ፡ ፈልጋቸው ፤
 ውጣ ፡ ከከተማ ፡ ዙር ፡ በየመንገዱ ፤
 ታገኛቸዋለህ ፡ በድንገት ፡ ሲሄዱ ።
 አደራ ፡ በላቸው ፡ ማታ ፡ እንዲመጡ ፤
 ከግብዣዬ ፡ ቀርበው ፡ በልተው ፡ እንዲጠጡ ፡
 እንዲጫወቱልኝ ፡ ፈቃዴ ፡ መሆኑን ፡
 ፈጥነህ ፡ ገንገራቸው ፤ ቶሎ ፡ ሂድ ፡ አሁኑን ።
 አሽከር ፡ (ወረቀት ፡ ተቀብሎ ፡ ሄደ) ።
 (ሮጫዎና ፡ ቤንሾሊዎ) ።
 ሮጫዎ ።

የነካፍሌ ፡ አሽከር ፡ አንድ ፡ ወረቀት ፡ ይዞ ፡
 መንገድ ፡ አገኘሁት ፡ ሲመለከት ፡ ፈዞ ፡
 እሱስ ፡ ለካ ፡ ማንበብ ፡ የማያውቅ ፡ ናሮ ፡
 የሚያነብሉት ፡ ሰው ፡ በጣም ፡ ተቸግሮ ፡
 እኔን ፡ በለምኝ ፡ እኔም ፡ የነሱ ፡ አሽከር ፡
 ሳላውቅ ፡ መሆኑን ፡ ባለመጠራጠር ፡
 ምንም ፡ ሳልተረጉም ፡ በደግሞ ፡ በመጥፎ ፡

የብዙ ፡ ሰዎች ፡ ስም ፡ አየሁኝ ፡ ተጽፎ ።
 አንብቤ ፡ ስጩርስ ፡ ከሰማ ፡ በኋላ ፡
 በወረቀቱ ፡ ላይ ፡ ስማቸው ፡ የሞላ ፡
 ምንድናቸው ፡ ብዬ ፡ እኔ ፡ ብጠይቀው ፡
 ዛሬ ፡ ካፍሌ ፡ ቤት ፡ ማታ ፡ ራት ፡ ተጋብዘው ፡
 የሚመጡ ፡ ናቸው ፡ አለና ፡ ነገረኝ ።
 ቤንሾሊዎ ።
 እኔም ፡ ሰምቻለሁ ፡ እንኳን ፡ አስታወስከኝ ፡
 እርግጥ ፡ በነሱ ፡ ቤት ፡ ይኸው ፡ ዛሬ ፡ ማታ ፡
 ትልቅ ፡ ግብዣ ፡ ሆኖ ፡ የዳንስም ፡ ጨዋታ ፡
 ብዙ ፡ ሰው ፡ ተጠርቷል ፤ ሰውም ፡ የሚሄደው ፡
 ፊቱን ፡ በመሰውር ፡ እየሸፈነ ፡ ነው ።
 ስለዚህ ፡ አያውቅም ፡ አንዱ ፡ አንዱን ፡ ለይቶ ፤
 አንተና ፡ እኔ ፡ ብንሄድ ፡ ማንም ፡ ቢሆን ፡ ከቶ ፡
 አያውቅንምና ፡ እንሂድ ፡ ሳንፈራ ፤
 እዚያም ፡ ከሮዛሊን ፡ ካንተ ፡ እጮኛ ፡ ጋራ ፡
 እንገናኛለን ፡ ተጠርታለችና ።

ሮጫዎ ።

እውነት ፡ ቤንሾሊዎ ፡ አስባላ ፡ ደኅና ፡
 በል ፡ እንግዲህ ፡ ፍጠን ፡ ቶሎ ፡ እንሰናዳ ፤
 እውነትም ፡ ባስበው ፡ የኔን ፡ ጽጌ ፡ ረዳ ፡
 ካየኋት ፡ ቈይቷል ፡ ወር ፡ ሆኖኛል ፡ ይኸው ፤
 በጣም ፡ ጥሩ ፡ አሳብ ፡ ነው ፡ አሁን ፡ ያመጣኸው ።

ትይንት ፡ ፫ ።

(ሮሜዎና ፡ ሚርኩቲዎ) ።

ሚርኩቲዎ ።

ወዴት ፡ ትሂዳለህ ፡ እንዲህ ፡ በጨለማ ?

ሮሜዎ ።

ዐይንህ ፡ እንዳላየ ፡ ገሮህ ፡ እንዳልሰማ ፡

ሆንህ ፡ ዝም ፡ ብለህ ፡ እለፍ ፡ በጉዳና ፤

ማንም ፡ ሰው ፡ እንዲያውቀኝ ፡ አልፈልግምና ።

ሚርኩቲዎ ።

ባሁን ፡ ሰዓት ፡ ስትሄድ ፡ ብቻህን ፡ አይቼ ፡

ለመቅረት ፡ አልችልም ፡ ካንተ ፡ ተለይቼ ።

ሮሜዎ ።

ልብህ ፡ እንዳይሠጋ ፡ ሆድህ ፡ እንዳይፈራ ፡

ምስጢሬን ፡ ልንገርህ ፡ የኔ ፡ ባልንጀራ ፤

ዛሬ ፡ ካፑሌ ፡ ቤት ፡ ትልቅ ፡ ግብዣ ፡ ሆኖ ፡

ሰው ፡ በመሰውር ፡ ፊቱን ፡ ተሸፍኖ ፡

ዳንስ ፡ ይጫወት ፡ ነበር ፡ ከቤንጆሊዎ ፡ ጋራ ፡

ማንም ፡ ሰው ፡ ሳያየን ፡ ገባን ፡ ሳንፈራ ፡

የቀድሞ ፡ እጮኞቹን ፡ ሮዛሊንን ፡ ልሻ ፡

ሂጄልህ ፡ ነበረ ፤ ጳላም ፡ መጨረሻ ፡

በጣም ፡ ያስገርማል ፡ ይደንቃል ፡ ወዳጅ ፤

የነካፑሌን ፡ ልጅ ፡ ገፍልዮትን ፡ አይቼ ፡

በውበቷ ፡ ብርሃን ፡ መጣሁ ፡ ተረትቼ ፡

ግብዣው ፡ ስላለቀ ፡ ሰው ፡ ተበትኖ ፡

ብቅ ፡ ብትልልኝ ፡ ምናልባት ፡ ልቧ ፡ አዝኖ ፡

ይኸው ፡ መሄዴ ፡ ነው ፡ ደግሞ ፡ ተመልሼ ፤

እመጣለሁ ፡ አሁን ፡ በፍጥነት ፡ ደርሼ ።

ሚርኩቲዎ ።

እንዴት ፡ ትሂዳለህ ፡ ደፍረህ ፡ ከነሱ ፡ ቤት ?

አንድ ፡ ሰው ፡ ከነሱ ፡ በያገኝህ ፡ በድንገት ፡

ዕወቅ ፡ ይገድልሃል ፡ አብደሃል ፡ ፈጽሞ ፤

በራቸው ፡ ይዘጋል ፡ ለመግባትስ ፡ ደግሞ ፡

እንዴት ፡ ትችላለህ ? ይቅርብህ ፡ ተመለስ ።

ሮሜዎ ።

ማ ፡ ሊያየው ፡ ይችላል ፡ ሰው ፡ ጨለማ ፡ ሲለብስ ?

አጥሩ ፡ ቢረዝም ፡ በሩ ፡ ቢጠነክር ፡

ጠላትም ፡ አድፍጦ ፡ ሊገድለው ፡ ቢሞክር ፡

ሰው ፡ መውደድ ፡ አድርጎት ፡ ፍቅር ፡ ካሰከረው ፡

ምንም ፡ አያግደው ፤ ምንም ፡ አይበግረው ።

ባገኛት ፡ ቢቀናኝ ፡ ቶሎ ፡ ልምጣ ፡ ሂጄ ፤

ሚርኩቲዎ ፡ ደኅና ፡ እደር ፡ አትሥጋ ፡ ወዳጄ ።

ሚርኩቲዎ ።

ሮሜዎ ።

የወጣ ፡ ቃል ፡ የለም ፡ አፋችን ፡ ተናግሮ ፡
 ዳሩ ፡ ግን ፡ ተያይተን ፡ ባይን ፡ ስንገናኝ ፡
 ለኔ ፡ መፈጠሯ ፡ ለልቤ ፡ ተሰማኝ ።
 እሷም ፡ እንደዚሁ ፡ በውስጣዊ ፡ ልቧ ፡
 አይጠረጠርም ፡ እንደ ፡ እኔ ፡ ማሰቧ ።
 እጅግ ፡ የሚያስደንቅ ፡ ለብልሳ ፡ አስተዋይ ፡
 እነሆ ፡ ይኸ ፡ ነው ፡ የሰው ፡ ፍቅር ፡ ጠባይ ፡
 አፍ ፡ ሳይንቀሳቀስ ፡ ታስሮ ፡ በዝምታ ፡
 ልብ ፡ ከልብ ፡ ጋራ ፡ ያደርጋል ፡ ጨዋታ ፡
 ተወኝ ፡ ልሂድበት ፡ እንግዲህ ፡ ደኅና ፡ እደር ፤
 እኔን ፡ አየሁ ፡ ብለህ ፡ ለሰው ፡ አትናገር ።

(ሮሜዎ ፡ ሄደ) ።



ሁለተኛ ፡ አክት ።

ትይንት ፡ ፩ ።

ሮሜዎ ፡ (ከገፍልዮት ፡ መኝታ ፡ ቤት ፡ አጠገብ ፡ ማታ፡በጨረቃ፡
 ከውጭ ፡ ሆኖ) ።

የሚያፈቅራትን ፡ ልጅ ፡ የሚጠብቅ ፡ ወጣት ፡
 ረዝሞ ፡ ይታየዋል ፡ ደቂቃ ፡ እንደ ፡ ሰዓት ፤
 ሰዓቱም ፡ እንደ ፡ ቀን ፡ ቀኑም ፡ እንደ ፡ ዘመን ፡
 እኔስ ፡ መሞቴ ፡ ነው ፡ በፍቅሯ ፡ ስመመን ።
 (ገፍልዮት ፡ መስኮት ፡ ከፍታ ፡ ብቅ ፡ አለች) ።
 አሳቤ ፡ ተነሣ ፡ ተከፈቱ ፡ ዐይኖቼ ፤

ደሜ ፡ ተንቀሳቀስ ፡ ተፍታቱ ፡ ሥርቼ ።
 ልቤ ፡ ተስፋ ፡ ሲቈርጥ ፡ የማትወጣ ፡ መስሎት ፡
 ያቻት ፡ የኔ ፡ ጮራ ፡ ብቅ ፡ አለች ፡ በመስኮት ።
 ልቤ ፡ ደስ ፡ ይበልህ ፡ መንፈሴ ፡ ተሸበር ፤
 የገፍልዮትን ፡ ውበት ፡ እንግዲህ ፡ ልናገር ፤
 መስኮቷ ፡ ምሥራቅ ፡ ነው ፡ ፊቷ ፡ የጧት ፡ ጀንበር፡
 ብርሃኗ ፡ የለውም ፡ የሚያግደው ፡ ድንበር ።
 ሰላም ፡ ላንቼ ፡ ይሁን ፡ ትልሻለች ፡ ነፍሴ ፤
 ጮራሽ ፡ አለበሰኝ ፡ ከእግር ፡ እስከ ፡ ራሴ ፡
 እኔ ፡ እንደምወድሽ ፡ አታውቁውም ፡ ፍቅሬ ፤
 አላጫወትኩሽም ፡ ባፌ ፡ ተናግራ ፡
 ካየሁሽ ፡ ይበቃል ፡ ቆሜ ፡ ከሩቅ ፡ ቦታ ፤
 ያጠግበኛልና ፡ ያይኖችሽ ፡ ጨዋታ ፡
 ዐይንሽ ፡ የሚመስለው ፡ የርግብ ፡ የሚዳቋ ፡
 እኔ ፡ የማልጠግበው ፡ አለው ፡ ልዩ ፡ ቋንቋ ፡
 ዐይኔ ፡ እንደ ፡ ቀለበት ፡ ጣትሽ ፡ ላይ ፡ ተሰካ ፤
 እዩት ፡ በቀኝ ፡ እጅዋ ፡ ጉንጮቿን ፡ ስትነካ ፡
 የእጅ ፡ ሹራብ ፡ ሆኜ ፡ ገላሽን ፡ ባለብሰው ፡
 ፊትሽን ፡ ጉንጭሽን ፡ ገፍልዮት ፡ ብዳብሰው ፡
 ደስታ ፡ ሕይወቴን ፡ እንደ ፡ ምን ፡ ባደሰው ፡

ገፍልዮት ።

ሮሜዎ ፡ ሮሜዎ ፡ የልቤ ፡ ወለላ ፡

ሮሚዎና ፡ ገፍገፍት ።

እባክህ ፡ ለውጠው ፡ ስምህን ፡ በሌላ ፡
ፍቅራችንን ፡ ገደል ፡ ሆኖ ፡ የሚያግደው ፡
ቂም ፡ በቀል ፡ ስላለ ፡ ጎጢአት ፡ የወለደው ፡
እኔም ፡ ዘሬን ፡ ልካድ ፤ አንተም ፡ ዘርህን ፡ ካደው ።
የኔ ፡ አባት ፡ ላንተ ፡ አባት ፤ የናንተ ፡ ዘር ፡ ለኛ ፡
መሆኑን ፡ አትርሳ ፡ ባላንጣ ፡ ደመኛ ።

ሮሚዎ ።

ይህን ፡ አልዘነጋም ፡ ገፍገፍት ፡ ይሰማኛል ፤
ነገር ፡ ግን ፡ ምን ፡ በቀል ፡ ምንስ ፡ ቂም ፡ ይገኛል ፡
ምንስ ፡ ጠላትነት ፡ ስታስቢው ፡ በሰው ፡
የፍቅር ፡ ማዕበል ፡ የማይደመስሰው ፡
የኔ ፡ አባት ፡ ላንኛ ፡ አባት ፡ ቢሆንም ፡ ባላንጣ ፡
እኔ ፡ እወድሻለሁ ፡ ነፍሴ ፡ እስክትወጣ ።

ገፍገፍት ።

ሮሚዎ ፡ እውነት ፡ ነው ፡ ዕድሜ ፡ ለሰው ፡ ክፋት ፤
በፍቅር ፡ መካከል ፡ አለ ፡ ብዙ ፡ ዕንቅፋት ፡
የጌታ ፡ ልጅ ፡ ድኻን ፡ አይውደድ ፡ ይላሉ ፤
ብዙዎች ፡ ልጃቸውን ፡ በዚህ ፡ ይክዳሉ ፡
ዳሩ ፡ ግን ፡ የሰው ፡ ልብ ፡ በሰው ፡ አይመራም ፤
የፍቅራችን ፡ መብራት ፡ በትእዛዝ ፡ አይበራም ፡
ልጅ ፡ ካባት ፡ አጣልቶ ፡ ብዙ ፡ ሰው ፡ የጉዳ ፡
ይህን ፡ የመሰለ ፡ አለብን ፡ ብዙ ፡ ዕዳ ።

Handwritten notes in Amharic:
Eba...
Danielle...
onylove...
Code...
የግጥም ፡ ገፍገፍት ።
HUMAN?

ቂም ፡ በቀል ፡ የሚሉት ፡ መከረኛ ፡ ጣጣ ፡
ካያት ፡ ካባት ፡ ከናት ፡ ከዘር ፡ የሚመጣ ፡
እኛ ፡ እንዳንፋቀር ፡ ማንንም ፡ ሳንፈራ ፡
ሆኖብን ፡ ተገኘ ፡ የፍቅር ፡ ደንቃራ ፤
ዳሩ ፡ ግን ፡ ይህ ፡ እክል ፡ ለሰው ፡ የማይራራ ፡
እጅ ፡ እግር ፡ የሌለው ፡ እኛ ፡ የማናውቀው ፡
አይችልም ፡ ልብህን ፡ ከልቤ ፡ ሊያርቀው ፡
ሞንታግስ ፡ ምንድነው ፡ ፊደል ፡ አይደለም ፡ ወይ ?
እኛን ፡ ሊለያየን ፡ አይችልም ፡ ፍቅራ ፡ ሆይ ፡
ሰሚን ፡ ብንለውጠው ፡ እስቲ ፡ ጽጌ ፡ ረዳ ፡
ይችላል ፡ ወይ ፡ መልክ ፡ ሊለወጥ ፡ ሊጉዳ ፡
አይችልም ፡ ውሸት ፡ ነው ፡ በማዛ ፡ በውበት ፤
ጽጌ ፡ ረዳ ፡ ያው ፡ ነች ፡ አይነካትም ፡ ጉድለት ፡
ሮሚዎም ፡ እንዲሁ ፡ ስሙን ፡ ቢለውጠው ፡
ባሕርዩን ፡ አይችልም ፡ ከቶ ፡ ሊያናውጠው ፡
ተወዳጅነቱ ፡ እስከ ፡ ዘላለሙ ፡
በጠባይ ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ አይደለም ፡ በሰሙ ።
ያንተ ፡ ስም ፡ ቢለወጥ ፡ ዋጋህን ፡ አትርሳ ፡
እኔን ፡ ማግኘትህ ፡ ነው ፡ ያንተ ፡ ትልቅ ፡ ካሳ ።

ሮሚዎ ።

በመካከላችን ፡ የተገኘው ፡ እክል ፡
ሰሜ ፡ ከሆነማ ፡ የኛ ፡ መሰናክል ፡



አጭር ፡ ነው ፡ ነገሩ ፡ ገፍሎት ፡ የኔ ፡ ጭና ፡
 አንቺን ፡ ደስ ፡ እንዲልሽ ፡ ሰፍቅሬ ፡ ዋስትና ፡
 ላደርገው ፡ የማልቆድ ፡ ነገር ፡ የለምና ፤
 ቢያስፈልግ ፡ ልነሣ ፡ ዳግም ፡ ከርስትና ፡
 ሲሰማ ፡ እንዳይቀፈው ፡ ሰሜን ፡ ያንቺ ፡ ገሮ ፡
 ሮሜዎ ፡ አይደለሁም ፡ ከዛሬ ፡ ጀምሮ ፤
 ፍቅርሽና ፡ ፍቅሬ ፡ በዘር ፡ ቂም ፡ አይፈርስም ፤
 ከዛሬ ፡ ጀምሮ ፡ ይለወጥ ፡ የኔ ፡ ስም ።

ገፍሎት ።

ማነህ ፡ አንተ ፡ ከዚህ ፡ የቆምከው ፡ ከደጄ ?
 ባይኔ ፡ የግላይህ ፡ የማልነካህ ፡ በእጄ ፡
 ጨለማ ፡ የለበሰክ ፡ የፍቅር ፡ ማዕበል ፡
 የልቤ ፡ ነበልባል ፡ ስምህን ፡ ማ ፡ ልበል ?

ሮሜዎ ።

ባንቺ ፡ ፍቅር ፡ ብቻ ፡ የሚኖር ፡ ከርታታ ፡
 የቀን ፡ ብርሃን ፡ ሸሽቶ ፡ የመጣ ፡ በማታ ፡
 አንቺን ፡ በመውደዱ ፡ ከራሱ ፡ አብልጦ ፡
 ያለ ፡ ስም ፡ የቀረ ፡ ስሙንም ፡ ለውጦ ።

ገፍሎት ።

ያጥራችን ፡ ግንቡ ፡ ትልቅ ፡ አይበገር ፤
 እንዴት ፡ ነው ፡ የገባህ ፡ ስንተ ፡ ሳትቸገር ?

መኾ ፡ አጥር ፡ ብቻ ፡ ነው ፡ ትልቁን ፡ ጉድ ፡ ትቺ ፡
 ደግሞም ፡ ይገድሉሃል ፡ ቢያዩህ ፡ ዘመዶቹ ።

ሮሜዎ ።

ፍቅር ፡ ስለ ፡ ሆነ ፡ ጉልበቴና ፡ ክንፌ ፡
 ግንቡ ፡ ሳያግደኝ ፡ መጣህኝ ፡ አልፎ ፡
 ጨለማም ፡ አጥርም ፡ ሳያሰናክለኝ ፡
 እንዴት ፡ ያለ ፡ ሰው ፡ ነው ፡ የሚከለክለኝ ?

ገፍሎት ።

ታዲያ ፡ እዚህ ፡ ቢያገኙህ፡ይገድሉህ ፡ የለም ፡ ወይ?

ሮሜዎ ።

ለኔ ፡ ምንም ፡ አይደል ፡ ይህ ፡ ሁሉ ፡ ፍቅሬ ፡ ሆይ ፡
 አጥር ፡ እጥሳለሁ ፡ ጦርም ፡ አያግደኝ ፤
 ብርሃን ፡ የሞላበት ፡ እኔን ፡ ያሳበደኝ ፡
 ጦሩስ ፡ ያንቺ ፡ ዐይን ፡ ነው ፡ የኔን ፡ ልብ ፡ የወጋ ፡
 በፍቅር ፡ አይተሽኝ ፡ መንፈሴ ፡ ቢረጋ ፤
 ምንም ፡ ባላሠጋኝ ፡ የቀረው ፡ አደጋ ።

ገፍሎት ።

ሳይህ ፡ በኛ ፡ ግቢ ፡ ይስማኛል ፡ ሥጋት ፤
 በሻምላ ፡ ወይ ፡ በጦር ፡ ልብህን ፡ ለመውጋት ፡
 ስለማይመለስ ፡ ወገኔ ፡ አንተን ፡ አይቶ ፡
 ቢያዩህ ፡ አልፈልግም ፡ ምንም ፡ ቢሆን ፡ ከቶ ።

ሮሜዎ

ገዡዳዮት ፡ አታስቢ ፡ አትሥገ፡ ለነፍሴ ፤
 ወዳንቺ ፡ ስመጣ ፡ ጨለማ ፡ ነው ፡ ልብሴ ፤
 ትወጃኝ ፡ አትወጃኝ ፡ ባለመለየቴ ፡
 ይህ ፡ ብቻ ፡ ነው ፡ ለኔ ፡ ሕመሜና ፡ ሞቴ ፤
 ስለዚህ ፡ ንገሪኝ ፡ ምንም ፡ አትደብቂ ፤
 ሌላውን ፡ አደጋ ፡ ግድ ፡ የለሽም ፡ ናቂ ።
 አትወጃኝ ፡ እንደሆን ፡ ሰፊ ፡ ነው ፡ ሐዘኔ ፤
 በዚህ ፡ ሕመም ፡ ብቻ ፡ እሞታለሁ ፡ እኔ ።

ገዡዳዮት

እፍረት ፡ እንዳይዘኝ ፡ ጨለማ ፡ ለብሼ ፡
 እንግዲያው ፡ ልንገርህ ፡ አሳቤን ፡ ጨርሼ ፡
 እፍረት ፡ ደኅናሰንብት፣መግደርደር ፡ ደኅና ፡ ሁን ፤
 ሮሜዎ ፡ አንድ ፡ ነገር ፡ ልጠይቅህ ፡ አሁን ፡
 ከፊቴ ፡ የቆምከው ፡ ወዳጄ ፡ ፍቅሬ ፡ ሆይ ፡
 ካንጀትህ ፡ ከልብህ ፡ ትወደኛለህ ፡ ወይ ፡
 ማንንም ፡ አልወድም ፡ ብለህ ፡ ካንቺ ፡ ሌላ ፡
 ትናገራለህ ፡ ወይ ፡ አሁን ፡ በመሐላ ፡
 እኔ ፡ ባንቱ ፡ ፍቅር ፡ በጣም ፡ ተጨንቄ ፡
 ስለምወድህ ፡ ነው ፡ ይህን ፡ መጠየቄ ፡
 እኔስ ፡ የት ፡ ዐውቃለሁ ፡ ትወደኝ ፡ አትወደኝ ፤
 ይህንን ፡ ከድፍረት ፡ ቁጥረህ ፡ አትፍረደኝ ።

ካፌ ፡ በመውጣቴ ፡ እንደዚህ ፡ ያለ ፡ ቃል ፡
 እንዳትገምተው ፡ ጠባዩን ፡ በቀላል ፡
 ከልብህ ፡ እንደሆን ፡ መንፈሴ ፡ ይረጋል ፤
 መሠረት ፡ ከሌለው ፡ ፍቅር ፡ ምን ፡ ያደርጋል ።

ሮሜዎ

እንደ ፡ አልማዝ ፡ እንደ ፡ ዕንቅፋ ፡ ውበቷ ፡ በጠራ ፡
 በመስክ ፡ በሸለቆ ፡ በዱር ፡ በተራራ ፡
 ብርሃን ፡ በዘረጋች ፡ መሬት ፡ ላይ ፡ ፈንጥቃ ፡
 እምልልሻለሁ ፡ በዚች ፡ በጨረቃ ።

ገዡዳዮት

ተው ፡ አስብ ፡ ተመልከት ፡ አንድ ፡ ነገር ፡ ፍራ ፤
 ፍቅርህ ፡ ተለዋዋጭ ፡ እንዳይሆን ፡ አደራ ፡
 በጨረቃ ፡ አትማል ፡ በዚች ፡ ወረተኛ ፤
 ሁሉ ፡ ቀን ፡ አትገኝ ፡ ዘወትር ፡ መንገደኛ ፡
 ወር ፡ አይሞላምና ፡ ይህ ፡ የሷ ፡ ግሥገሳ ፤
 ምን ፡ ጊዜም ፡ ያስታውሰው ፡ ልቡናህ ፡ አይርሳ ፡
 አለች ፡ ስንል ፡ ኩርተን ፡ በብርሃን ፡ ሞገሷ ፡
 ለጨለማ ፡ ትታን ፡ ትጠፋለች ፡ እሷ ።

ሮሜዎ

በምን ፡ ልማልልሽ ፡ ንገሪኝ ፡ ገዡዳዮት ፤

ገፍገፍት ።

ይቅርብኝ ፣ አትማል ፣ በውነትም ፣ በውሸት ፣
ደግሞም ፣ ልማል ፣ ብለህ ፣ አሳብህ ፣ ከጸና ።
ምን ፣ ጊዜም ፣ ጣዖቱ ፣ ፍቅሬ ፣ አንተ ፣ ነህና ፤
በራስህ ፣ ማልልኝ ፣ የኔ ፣ ሁለንተና ።

ሮሜዎ ።

እንግዲያውስ ፣ ስሚ ፣ እኔ ፣ አንቺን ፣ መውደዴ ።

ገፍገፍት

ይቅር ፣ በቃ ፣ አትማል ፤ ተናወጠ ፣ ሆዴ ፣
ፈጥነህ ፣ ብትምልልኝ ፣ አሁን ፣ ዛሬ ፣ ማታ ፣
ምንም ፣ አይሰማኝ ፣ ለልቤ ፣ ደስታ ፣
እንደዚህ ፣ በድንገት ፣ እንዲህ ፣ በጎኩላ ፣
እንደዚህ ፣ በቶሎ ፣ የሆነ ፣ መሐላ ፣
መሠረት ፣ የለውም ፣ ይጠፋል ፣ ባንዳፍታ ፤
አላሬ ፣ ነፋስ ፣ ነው ፣ የሰማይ ፣ ብልጭታ ።
የፍቅር ፣ ቡቃያ ፣ ከዛሬ ፣ ጀምሮ ፣
ለምልሞ ፣ ይጠንክር ፣ በልባችን ፣ አድሮ ፣
እኛም ፣ እዚያ ፣ ድረስ ፣ ሆነን ፣ ትዕግሥተኛ ፣
ወደየቤታችን ፣ ገብተን ፣ እንተኛ ።

ሮሜዎ ።

ልትሂጂ ፣ ነወይ ፣ ትተሽኝ ፣ በከንቱ ?

ገፍገፍት ።

ይበቃል ፣ ለዛሬ ፣ መሸብን ፣ ሰዓቱ ።

ሮሜዎ ።

ስጭኝ ፣ የሚያጠግብ ፣ አንድ ፣ ቃል ፣ የበቃ ፤

ገፍገፍት ።

አንተ ፣ ሳትጠይቅ ፣ በፊት ፣ ገፍገፍት ፣ ዐውቃ ፣
ስጥታህ ፣ ወስደሽዋል ፣ የፍቅርን ፣ ቃል ፣ ከዳን ፤
የተረፈው ፣ ይደር ፣ ለነገ ፣ እንዲረዳን ።

ሮሜዎ ።

መልሰሽ ፣ ወስደሽው ፣ መልካሙን ፣ ስጦታ ፣

ገፍገፍት ።

ቃሌን ፣ እሰጣለሁ ፣ ላንተ ፣ በጎሮታ
የልቤ ፣ ደግነት ፣ ባሕር ፣ ነው ፣ ስፋቱ ፤
ፍቅሬም ፣ እንደዚሁ ፣ ጥልቅ ፣ ነው ፣ ርቀቱ ፣
መልካም ፣ ጠባዮቼ ፣ እነዚህ ፣ ሁለቱ ፣
ሰፊ ፣ ሀብት ፣ ናቸው ፣ ከሁሉም ፣ የላቁ ፤
ብሰጥህ ፣ ብሰጥህ ፣ ምን ፣ ጊዜም ፣ አያልቁ ።
(ጥግዚቷ ፣ ጠራቻት) ።
ጠሩኝ ፣ ድምፅ ፣ ሰማሁ ፣ በል ፣ ሄድኩኝ ፣ ደኅና እደር።
ሞግዚቱ ፣ እሸ ፣ መጣሁ ፣ ሮሜዎ ፣ አንድ ፣ ነገር ፣
አለ ፣ የምንግርህ ፣ አትሂድ ፣ ጠብቀኝ ፤ (ወደቤትግባቸ) ።

ሮሜዎ ፣ (ብቻውን) ።

የዛሬው ፣ ደስታ ፣ ምንኛ ፣ ደነቀኝ ።

ሕልም ፡ ነው ፡ ራእይ ፡ ወይስ ፡ ደግሞ ፡ ቅገጥት ፤
 አልችልም ፡ ይህ ፡ ነገር ፡ ከቶ ፡ ልደርስበት ፤
 ፀሐዩ ፡ ጠለቀች ፡ ገባች ፡ ወደ ፡ ቤቷ ።
 አሁን ፡ ተመልሳ ፡ ዳግም ፡ በመስኮቷ ፡
 ብቅ ፡ እስክትል ፡ ድረስ ፡ ሆነብኝ ፡ ጨለማ ፡
 ይኸው ፡ ተመለሰ ፡ የብርሃኗ ፡ ግርማ ።

ገዳዮች ፡ (ተመልሳ ፡ መጣች) ።

ሮጫዎ ፡ ልንገርህ ፡ የመጨረሻ ፡ ቃል ፤
 እንደምታፈቅረኝ ፡ ፀወቅሁት ፡ ይበቃል ፡
 ዳሩ ፡ ግን ፡ ፍቅራችን ፡ መሠረት ፡ አግኝቶ ፡
 በተክሊል ፡ ጋብቻ ፡ እንዲፈጸም ፡ ጸንቶ ፡
 ትፈቅድ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ እልካለሁና ፡
 ነገ ፡ ሰው ፡ ወዳንተ ፡ ጉዳዩን ፡ ካጠና ፡
 ካሰበ ፡ በኋላ ፡ መንፈስህ ፡ መርምሮ ፡
 የተክሊሉ ፡ ሰዓት ፡ ይሁን ፡ በቀጠሮ ።
 ወስነህ ፡ ላክብኝ ፤ ከዚያ ፡ በኋላ ፡ ግን ፡
 ማመንታት ፡ ሳይኖረው ፡ ልቤ ፡ ሳይገነግን ፡
 ችግር ፡ ሳያግደኝ ፡ አደጋና ፡ ሞትም ፡
 አንተን ፡ ተከትቶ ፡ እሄዳለሁ ፡ የትም ።
 ነገር ፡ ግን ፡ ያንተ ፡ አሳብ ፡ ከሌለው ፡ ንጽሕና ፡
 የማይሄድ ፡ ከሆነ ፡ እንደኔ ፡ ጎሊና ፡
 አትምጣ ፡ ወደኔ ፡ አትድከም ፡ በከንቱ ፤

እንግዲህ ፡ ደኅና ፡ ሁን ፡ አለፈ ፡ ሰዓቱ ፡
 ግባ ፡ ወደ ፡ ቤትህ ፡ ፍጠን ፡ አታመንታ ፤
 ሊነጋ ፡ ነውና ፡ ይታያል ፡ ወገግታ ፡
 ጨለማ ፡ ለቀቀ ፡ ብርሃን ፡ ተከፈተ ፡
 ስንት ፡ ሰዓት ፡ ሲሆን ፡ ሰው ፡ ልላክ ፡ ወዳንተ ?

ሮጫዎ ።

ሦስት ፡ ሰዓት ፡ ሲሆን ፡ መልክተኛሽ ፡ ይምጣ ፡

ገዳዮች ።

እንግዲህ ፡ ደኅና ፡ ሁን ፡ ፀሐይ ፡ ሳትወጣ ፡
 እንግባ ፡ ቤታችን ። (ሄደች) ።

ሮጫዎ ።

ገዳዮች ፡ ደኅና ፡ ሁኝ ፤

ልቤ ፡ ካንቺ ፡ ጋራ ፡ መቅረቱን ፡ እመኝ ። (ሄደ) ።

ትይንት ፡ ፪ ።

ሮጫዎና ፡ አባ ፡ ሎራ ፡ (ባባ ፡ ሎራ ፡ ቤት) ።

ሮጫዎ ።

እንደምን ፡ አድረዋል ፡ አባቴ ፡ አባ ፡ ሎራ ?

አባ ፡ ሎራ ።

ከምሥራቅ ፡ ሳይቷይ ፡ የፀሐይዋ ፡ ጮራ ፡

ማነህ ፡ በማለዳ ፡ የመጣህ ፡ ከቤቴ ?

በጣፋጩ ፡ ድምፅህ ፡ የምትል ፡ አባቴ ።

አረግ ! አንተ ፡ ነህ ፡ ወይ ፡ ሮሚዎ ፡ ጎበዘው ፤
 ዐይኔ ፡ ደከመና ፡ አላየም ፡ በብዙ ፡
 እንደ ፡ ምን ፡ አድረገል ፡ የምወድህ ፡ ልጄ ፤
 - ዐይንህ ፡ በጣም ፡ ቀለቷል ፡ ምን ፡ ነካህ ፡ ወዳጅ
 አንድ ፡ ሰው ፡ እንደዚህ ፡ በጧት ፡ የሚነሳ ፡
ነገር ፡ ሰዩገኛው ፡ ነው ፡ እንቅልፍ ፡ የሚነሳ ፡
 አሳብ ፡ የምንለው ፡ የሰላም ፡ መጋኛ ፡
 መንፈሴን ፡ ሰፍሮበት ፡ እንቅልፍ ፡ የማይተኛ ፡
 ሽማግሌ ፡ ሰው ፡ ነው ፤ ወጣት ፡ ግን ፡ በውኑ ፡
 ከእንግዲህ ፡ ያለ ፡ ነገር ፡ ነጻ ፡ በመሆኑ ፡
 ተኝቶ ፡ ያነጋል ፡ እንቅልፍን ፡ በሰላም ፤
 ስለዚህ ፡ ይህ ፡ ዐይንህ ፡ በደገናው ፡ አልቀላም ፡
 ሮሚዎ ፡ ምን ፡ ሆኖ ፡ ሳይተኛ ፡ አደረ ?
 አለመተኛቱን ፡ ዐይኑ ፡ መሰከረ ።

ሮሚዎ ።

አውነት ፡ ነው ፡ ነገር ፡ ግን ፡ አርፌያለሁ ፡ በጣም

አባ ፡ ሎራ ።

ብታርፍማ ፡ ኖሮ ፡ በሌሊት ፡ አትመጣም ፡
 ንገረኝ ፡ አትደብቅ ፡ ወዴት ፡ ነው ፡ ያደርከው ?

ሮሚዎ ።

ድል ፡ አድራጊው ፡ ፍቅሩ ፡ መንፈሴን ፡ ማረከው
 አባቴ ፡ እጅዎ ፡ ተክሊሴን ፡ ይባርከው ።

ጽፎ

አባ ፡ ሎራ ።

ያሰብከውን ፡ ነገር ፡ ንገረኝ ፡ አትፍራ ፤
 ከመልካሚ ፡ እጮኛህ ፡ ከሮዛላን ፡ ጋራ ፡
 የተክሊል ፡ ቃል ፡ ከዳን ፡ ዛሬ ፡ ልትሞላ ፡
 የመጣህ ፡ መሰለኝ ፡ ሳስበው ፡ በመላ ።

ሮሚዎ ።

ሮዛላን ፡ ቀርታለች ፡ አያንሷት ፡ አባቴ ፡
 ትኛንትና ፡ ማታ ፡ ተመታ ፡ ደረቴ ፡
 ባዲስ ፡ የፍቅር ፡ ጦር ፡ በሰላ ፡ ጎራዴ ፤
 ከመውደዷ ፡ ጋራ ፡ ገጠመ ፡ መውደዴ ፡
 ስሜታችን ፡ እኩል ፡ ፍቅራችን ፡ የጋራ ፡
 ሆኖ ፡ ከተገኘ ፡ አባቴ ፡ አባ ፡ ሎራ ፡
 ተክሊሉን ፡ ይሙሉልን ፡ በሥልጣንም ፡ ባርከው ፡
 እኛ ፡ ቂም ፡ የለንም ፤

አባ ፡ ሎራ ።

መንፈሴን ፡ አወከው

ምን ፡ አመጣህብኝ ፡ የማላውቀው ፡ ምስጢር ፡
 መላ ፡ መትቶ ፡ ያውቃል ፡ ብለህ ፡ አትጠርጥር ፤
 አልገባኝምና ፡ ያሁኑ ፡ ንግግር ።
 ይህን ፡ እንቆቅልሽ ፡ እንደ ፡ ሾላ ፡ ድፍን ፡
 ትተህ ፡ ግለጥልኝ ፡ ነገሩን ፡ ሳትሸፍን ።

ሮሚዎ ።

አባቴ ፡ አልደብቅም ፡ ሁሉንም ፡ ገልጬ ፡

ለርስዎ ፡ ልነግር ፡ ነው ፡ የመጣሁ ፡ ርጩ ፡
 የነካፍሌን ፡ ልጅ ፡ ገዋልዮትን ፡ ወድጄ ፤
 ራሴ ፡ እስቲጠፋ ፡ በፍቅር ፡ አብጄ ፡
 እሷም ፡ በጣም ፡ ወዳኝ ፡ አድርገን ፡ መሐላ ፡
 ተስማምተን ፡ ተዋደን ፡ ከቈረጥን ፡ በኋላ ፡
 አሁን ፡ የሚቀረን ፡ ተክሊል ፡ የሚሞላ ፡
 ካህን ፡ ስለ ፡ ሆነ ፡ የሚሰጥ ፡ ቡራኬ ፡
 ከሷ ፡ ጋር ፡ መጥቼ ፡ ፊትዎ ፡ ተንበርክኬ ፡
 ሞልተው ፡ ያሰናብቱን ፡ የተክሊሉን ፡ ሥርዐት ፡
 ሰዓቱን ፡ ይንገሩኝ ፡ መቼ ፡ እንደምጠራት ።

አባ ፡ ሎራ ።

አይጣል ፡ ነው ፡ እናንተ ፡ የወጣቶች ፡ ወረት ፤
 ፍቅራቸው ፡ ቃላቸው ፡ የለውም ፡ መሠረት ፡
 የቀድሞ ፡ እጮኛህ ፡ ሮዛሊን ፡ ተረስታ ፡
 ሌላ ፡ ልጅ ፡ አግኝተህ ፡ አሁን ፡ ትናንት ፡ ማታ ፡
 እንዴት ፡ ተለወጠ ፡ አሳብህ ፡ ባንድ ፡ አፍታ ፡
 በሮዛሊን ፡ ፍቅር ፡ ልብህ ፡ እንዲያ ፡ ግሎ ፡
 ዘላለም ፡ የማይበርድ ፡ እውነተኛ ፡ መስሎ ፡
 ታጫውተኝ ፡ ነበር ፤ አሁን ፡ ይኸውና ፡
 ያ ፡ ሁሉ ፡ መውደድህ ፡ ከመቼው ፡ ቀረና ፡
 መጣህ ፡ ባዲስ ፡ ፍቅር ፡ ልብህ ፡ ተብረክርኩ ፡
 ለምታያት ፡ ሁሉ ፡ መንፈስህ ፡ ተማርኩ ፡

ከተሸንፍክማ ፡ በጉንጮቿ ፡ ቅላት ፡
 በወገቧ ፡ ቅጥነት ፡ በደረቷ ፡ ሙላት ፡
 አበድኩ ፡ ካልክማ ፡ ለጥርሶቿ ፡ ንጣት ፡
 ለባቷ ፡ አቀራረጽ ፡ ለጠጉርዋ ፡ ቀለም ፡
 ፍቅርህ ፡ ባይንህ ፡ ላይ ፡ ነው ፤ በልብህ ፡ አይደለም ።
 ይቅር ፡ በለኝ ፡ ልጄ ፡ ባሁኑ ፡ ወቀሣ ፡
 ለዚች ፡ ከንፈህላት ፡ ያችን ፡ ስትረሳ ፡
 አመዛዘንኩና ፡ ሠጋሁ ፡ አስተውዩ ፡
 ይችንም ፡ እንደዚያች ፡ ትረሳለህ ፡ ብዬ ።

ሮሜዎ ።

አባቴ ፡ በፍጹም ፡ ይህን ፡ አይጠርጥሩ ፤
 የዚችና ፡ የዚያች ፡ ልዩ ፡ ነው ፡ ነገሩ ፡
 በምን ፡ ቃል ፡ ልናገር ፡ ይህን ፡ ለማሳመን ፤
 በግሪክ ፡ በሮማ ፡ በጥንታዊው ፡ ዘመን ፡
 ያነቡ ፡ እንደ ፡ ነበር ፡ የእንስሳውን ፡ ሞራ ፡
 ይችሉ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ አባቴ ፡ አባ ፡ ሎራ ፡
 እርስዎም ፡ እንደዚሁ ፡ የልቤን ፡ ብራና ፡
 በጥበብ ፡ አውጥተው ፡ ገልጠው ፡ ያንቡና ፡
 የወረት ፡ ምልክት ፡ ቢያገኙ ፡ በውስጡ ፡
 ያን ፡ ጊዜ ፡ ይገባል ፡ ቢንቁኝ ፡ ቢቈጡ ።

አባ ፡ ሎራ ።

መልካም ፡ ነው ፡ አመንኩህ ፡ ግን ፡ ከዚህ ፡ በኋላ

አንድ ፡ ነገር ፡ አለ ፡ የሚያስቸግር ፡ ሌላ ፤
 ካፍሌና ፡ ሞንታግ ፡ የናንተ ፡ አባቶች ፡
 ወገኖቻቸውን ፡ ጨምረው ፡ ጠላቶች ፡
 ባላንጦች ፡ ቁመኞች ፡ ደመኞች ፡ ሲሆኑ ፤
 በየመንገዱ ፡ ላይ ፡ እንዲውራ ፡ እያደኑ ፡
 አንዱ ፡ አንዱን ፡ ሲገድለው ፡ ባይኑ ፡ ሲያየው ፡ ብቻ
 እንዴት ፡ ሊፈጸም ፡ ነው ፡ የናንተ ፡ ጋብቻ ፡
 ይኖሩ ፡ የለም ፡ ወይ ፡ ዘወትር ፡ በዘመቻ ፡
 ዘለዓለም ፡ ለውጊያ ፡ ለጠብ ፡ ተሰልፈው ፡
 ለቄስ ፡ ላስታራቁ ፡ ለዳኛ ፡ አሸንፈው ።

ሮሜዎ ።

ይኸው ፡ አባቴ ፡ ሆይ ፤ ይህ ፡ ነው ፡ ዋናው ፡ ነገር ፤
 በዚህ ፡ ላይ ፡ ይገባል ፡ በብዙ ፡ መማከር ፡
 እውነት ፡ ነው ፡ ቢኖሩ ፡ ዘለዓለም ፡ እነሱ ፡
 በጠብ ፡ ባምባገር ፡ ደም ፡ እያፈሰሱ ፡
 ሰፍርድ ፡ ቢያስቸግሩ ፡ የቄስ ፡ ቃል ፡ ባይሰሙ ፡
 እኔና ፡ ገፍልዬት ፡ ግን ፡ ንጹሕ ፡ ነን ፡ ከቁሙ ፡
 አለ ፡ ወይ ፡ አባቴ ፡ በሃይማኖት ፡ መንገድ ፡
 የሚከለክል ፡ ሕግ ፡ እኛ ፡ እንዳንዋደድ ፡
 እንግዲህ ፡ አባቴ ፡ ይህንን ፡ ካወቁ ፡
 ዘዴውን ፡ ለማግኘት ፡ እርስዎም ፡ ይጨነቁ ፡

ቤተ ፡ ሰቦቻችን ፡ ወሬውን ፡ ላይሰሙ ፡
 ተክሊሉን ፡ በምስጢር ፡ እርስዎ ፡ ይፈጽሙ ።

አባ ፡ ሎራ ።

ይህንን ፡ ታልህማ ፡ ዘዴ ፡ ጠፍቶ ፡ ለርቁ ፡
 ካህንም ፡ አልቀረም ፡ አብሮ ፡ መጨነቁ ፡
 ለሁለቱ ፡ ወገን ፡ ሰላምን ፡ መልሶ ፡
 ያባቶቻችሁን ፡ ክፉ ፡ ቁም ፡ ደምስሶ ፡
 ስለታቸው ፡ ዘወትር ፡ የሰው ፡ ደም ፡ ከማፍሰስ ፡
 እንዲቆም ፡ ለማድረግ ፡ ትንሽ ፡ እንዲታገሥ ፡
 ለሻምላ ፡ ለጨቤ ፡ ለሰይፍ ፡ ለጎራዴ ፡
 ከዚህ ፡ የተሻለ ፡ መች ፡ ይገኛል ፡ ዘዴ ።
 የናንተ ፡ ጋብቻ ፡ ይህን ፡ ቁም ፡ አብርዶ ፤
 ዕርቅ ፡ ይመሠረታል ፡ ሰላምን ፡ አውርዶ ።

ሮሜዎ ።

እንግዲህ ፡ አባቴ ፡ እንፍጠን ፡ በቶሎ ፡
 ተክሊሉ ፡ ይፈጸም ፡ በዛሬ ፡ ቀን ፡ ውሎ ፡
 ጊዜና ሰዓቱን ፡ ካልተሻማን ፡ በጣም ፡
 እንዲህ ፡ ያለ ፡ ፍቅር ፡ ዕንቅፋት ፡ አያጣም ።
 አባ ፡ ሎራ ።

እንግዲያው ፡ መልካም ፡ ነው ፡ ኑና ፡ ባሥር ፡ ሰዓት ፡
 ትፈጽማላችሁ ፡ የተክሊሉን ፡ ሥራት ።

ትይንት ፡ ፫ ።

የገዡልዮት ፡ ሞግዚትና ፡ ሮሜዎ ።

ሞግዚት ።

መልሱን ፡ ተቀብለሽ ፡ እንድትመጪ ፡ ብላ ፡
ልካኝ ፡ እመቤቴ ፡ በቶሎ ፡ አስቸኩላ ፡
ይኸው ፡ መጥቻለሁ ፡ መልሱን ፡ ለመቀበል ፤
ቸኩያለሁና ፡ ንገረኝ ፡ ቶሎ ፡ በል ።

ሮሜዎ ።

መላሴ ፡ ያሞግስ ፡ አፌም ፡ ያመስግናት ፤
በውነት ፡ ያንቺ ፡ እመቤት ፡ የተባረከች ፡ ናት ፡
ዐመጧ ፡ ጠባይዋ ፡ በለጠ ፡ ከመልኳ ፤
ቃሏን ፡ ፈጸመችው ፡ አንቺን ፡ በመላኳ ፡
ዠሮቼ ፡ ተከፍተው ፡ እሰማለሁና ፡
እንግዲህ ፡ ንገረኝ ፡ የገዡልዮትን ፡ ዜና ።

ሞግዚት ።

ለተነጋገርነው ፡ ትናንትና ፡ ግታ ፡
እንድትልክብኝ ፡ ያሳብህን ፡ ሁኔታ ፡
በመጠበቅ ፡ ላይ ፡ ነኝ ፡ አስታውቀኝ ፡ በቶሎ ፤
በዪና ፡ ንገሪው ፤ እንደዚህ ፡ ነው ፡ ብሎ ፡
አሳቡን ፡ ሲነግርሽ ፡ ተቀብለሽ ፡ አምጪ ፡
ብላኝ ፡ መጥቻለሁ ።

ሮሜዎ ።

መልሴን ፡ ስትሰጪ ፡

እንግዲያው ፡ ንገሪያት ፡ ሮሜዎ ፡ ከልቡ ፡
ይወድሻል ፡ ብለሽ ፡ መንፈሱም ፡ አሳቡ ፡
ወዳንቺ ፡ ነው ፡ በያት ፡ ንገሪያት ፡ አደራ ፤
እስቲ ፡ ልለምንሽ ፡ እባክሽ ፡ ሳልፈራ ፡
እኔ ፡ እንደምወዳት ፡ እንደዚሁም ፡ እሷ ፡
ትወደኝ ፡ እንደሆን ፡ ገዡልዮት ፡ በመንፈሷ ፡
ታውቁዋለሽና ፡ እባክሽ ፡ ንገሪኝ ፡
አሳቧን ፡ ጠባይዋን ፡ እንዳውቀው ፡ ምክሪኝ ።

ሞግዚት ።

ምንም ፡ አልደብቅህ ፡ ልንገርህ ፡ ካንዠቴ ፡
አንተን ፡ ስታፈቅር ፡ ገዡልዮት ፡ እመቤቴ ፡
እመነኝ ፡ ልንገርህ ፡ በውነት ፡ ከልቧ ፡ ነው ፤
የመስፍኑ ፡ ዘመድ ፡ ፓሪስ ፡ የሚባለው ፡
ሊያገባት ፡ ፈልጎ ፡ መሞቱ ፡ ነው ፡ ደክሞ ፡
ጨርሳ ፡ አትወደውም ፡ እሷ ፡ ግን ፡ ፈጽሞ ፡
አታንሠው ፡ ትላለች ፡ የሱን ፡ ስም ፡ ከፊቴ ፤
ትቈጣለችና ፡ ስቈይ ፡ እመቤቴ ፡
ልመሰስ ፡ እባክህ ፡ መልሱን ፡ ስጠኝና ፤

ሮሜዎ ።

አቀርብልሻለሁ ፡ በሰፊው ፡ ምስጋና ።
 እንደዚህ ፡ በዩና ፡ መልሱንም ፡ ንገሪያት ፤
 ከቀትር ፡ በኋላ ፡ ዛሬ ፡ ባሥር ፡ ሰዓት ፡
 አባ ፡ ሎራ ፡ ድረስ ፡ አስፈቅዳ ፡ ትምጣ ፤
 ተናዘን ፡ ተባርከን ፡ የተከሊሉን ፡ ጣጣ ፡
 ደብቀው ፡ በሙሉ ፡ ሊፈጽሙ ፡ ቄሱ ፡
 ተስማምተናል ፡ በያት ፡ ዛሬ ፡ ሊጨርሱ ።

ትይንት ፡ ፬ ።

አባ ፡ ሎራ ፡ ገፍሎት ፡ ሮሜዎ ።

አባ ፡ ሎራ ።

የናንተ ፡ ጋብቻ ፡ ፍጻሜው ፡ እንዲያምር ፡
 ፈጣሪ ፡ ጸጋውን ፡ ምሕረቱን ፡ ይጨምር ።

ሮሜዎ ።

አሳቤ ፡ ሞላልኝ ፡ እንግዲህ ፡ አባቴ ፡
 ይህ ፡ ብቻ ፡ ነበረ ፡ የቀረኝ ፡ ምኞቴ ።
 ከሷ ፡ ጋራ ፡ መጥቼ ፡ ቀርበን ፡ ከመንበሩ ፡
 ሥራቱን ፡ ከሞላን ፡ አለቀ ፡ ነገሩ ፡
 እንግዲህ ፡ ግድ ፡ የለም ፡ የመጣ ፡ ቢመጣ ።
 አባ ፡ ሎራ ።
 ልጄ ፡ ሆይ ፡ ብዙ ፡ ነው ፡ የዚህ ፡ ዓለም ፡ ጣጣ ።

ወይ

ለደስታ ፡ ሐዘን ፡ ለማር ፡ አለው ፡ እሬት ፤
 ጠሬ ፡ ካጥፊው ፡ ጋራ ፡ ይኖራል ፡ በመሬት ፡
 ስለዚህ ፡ እግዚአብሔር ፡ መጥፎውን ፡ አርቆ ፡
 ልጄ ፡ ያኑራችሁ ፡ በሰላም ፡ ጠብቆ ።

(ገፍሎት ፡ መጣች) ።

ፍቅሯንና ፡ ጌጧን ፡ በልቧ ፡ ሸፍና ፡
 አልማዟ ፡ ማስተዋል ፡ ወርቋ ፡ ትሕትና ፡
 ምስጢሯን ፡ ባሳቧ ፡ በጥበብ ፡ ሰውራ ፡
 ይኸው ፡ መጣችልን ፡ መልካሟ ፡ ሙሽራ ።

ገፍሎት ።

ሰላም ፡ ለርስዎ ፡ ይሁን ፡ አባቴ ፡ አባ ፡ ሎራ ።

አባ ፡ ሎራ ።

ደኅና ፡ ነሽ ፡ ወይ? ልጄ ፡ ወጣት ፡ ሴት ፡ ወይዘሮ ፤
 መልካም ፡ ጊዜ ፡ መጣሽ ፡ ልክ ፡ በቀጠሮ ።

ገፍሎት ።

አመሰግናለሁ ፡ ለኔም ፡ ለሮሜዎ ፡
 አባቴ ፡ ስለ ፡ እኛ ፡ በመቸገርዎ ።

ሮሜዎ ።

እንዳንቺ ፡ እንደ ፡ እኔ ፡ በፍቅር ፡ ተሳስረው ፡
 ለመጡ ፡ ወጣቶች ፡ ሥራቱን ፡ አክብረው ፡
 ፍቅራቸውን ፡ ባርኩ ፡ በእጁ ፡ ሊቀድሰው ፡
 ምን ፡ ጊዜም ፡ ሥራው ፡ ነው ፡ ካህን ፡ የሆነ ፡ ሰው።

አባ ፡ ሎራ ።

እጆቹን ፡ ዘርግቶ ፡ ካህን ፡ ይጠብቃል ፤
እውነት ፡ ነው ፡ ሮሜዎ ፡ የተናገረው ፡ ቃል ፣
ከቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ እንግባና ፡ በሉ ፡
ሳይዘገይ ፡ በቶሎ ፡ ይፈጸም ፡ ተክሊሉ ።
(ሌተ ፡ ክርስቲያን ፡ ገቡ)።

ሦስተኛ ፡ አክት ።

ትይንት ፡ ፩ ።

(በጤርና ፡ ከተማ ፡ መንገድ) ።

ሚርኩቲዎ ፡ ቤንጆሊዎ ፡ አንድ ፡ የእልፍኝ፡አሽከር።

ቤንጆሊዎ ።

ሚርኩቲዎ ፡ እንሂድ ፡ የካፑሌ ፡ ሰዎች ፡
ይጠፉ ፡ አይመስለኝም ፡ በነዚህ ፡ መንደሮች ፣
ድንገት ፡ ብንገናኝ ፡ ጳላ ፡ ጠብ ፡ ይነሣል ፤
ደግሞ ፡ ጠብ ፡ ሲነሣ ፡ ጸጥታ ፡ ይፈርሳል ፡
ብንሸሽ ፡ ይሻላል ፡ ከዚህ ፡ ሁሉ ፡ ጣጣ ።

ሚርኩቲዎ ።

እነሱም ፡ አስበው ፡ ነገር ፡ እንዳይመጣ ፡
እንደ ሮእኛ ፡ ለሰላም ፡ ካልተጠነቀቁ ፡
ዳኝነትን ፡ ፈርተው ፡ ሕገን ፡ ካልጠበቁ ፡
ፅዕቅ ፡ እንዳይበቃ ፡ ጠብ ፡ ብንሸሽ ፡ እኛ ።



ለምሳሌ ፡ መጥቶ ፡ አንዱ ፡ ጥጋበኛ ፡
ያላንድ ፡ ምክንያት ፡ ከመሬት ፡ ተነሥቶ ፡
እንዴት ፡ ታደርጋለህ ፡ ቢጣላህ ፡ ደንፍቶ ፡
ያውም ፡ ደግሞ ፡ አንተ ፡ የባሰክ ፡ ነህ ፡ ከኛ ፤
ትንሽ ፡ የሚበቃህ ፡ ቍጡ ፡ ግልፍተኛ ።

ቤንጆሊዎ ።

እኔስ ፡ ቢዋጣልን ፡ እወድ ፡ ነበር።
ዳሩ ፡ ምን ፡ ይሆናል ፡ ዐዋጁ ፡ አስቸገረ ፡
ለጠብ ፡ ይነሣና ፡ ልቤም ፡ ሰውነቴ ፡
የመስፍኑ ፡ ቍጣ ፡ ይመጣል ፡ ከፊቱ ።

ሚርኩቲዎ ።

የፈራኸው ፡ ነገር ፡ አልቀረም ፡ ደረሰ ፤
ቲባልት ፡ ይመስለኛል ፡ ጥቅር ፡ የለበሰ ፡
እነሱ ፡ አይደሉም ፡ ወይ ፡ ወዲህ ፡ የሚመጡት ፡

ቤንጆሊዎ ።

ተመልከት ፡ ካሁኑ ፡ ደሜን ፡ እንዳስቁጡት ፡
(ቲባልት ፡ ለወገናቹ) ።

ነቃ ፡ ነቃ ፡ በሉ ፡ አላዩ ፡ ጉብዝና ፤
ጠብ ፡ ቁስቋሽ ፡ ለመሆን ፡ ፈልጌያለሁና ፡
ይህ የማነውሻምላ የዛገ ፡ ሳይሠራ ፡ (ወደ ፡ ጠላቶቻችን)

ሚርኩቲዎ ።

ምነው ፡ ቢመለከት ፡ ዐይንህ ፡ እያጠፈ ፡

አሁንም ፡ ይሻላል ፡ ብታየው ፡ አስተውሉህ ፤
የደረቀ ፡ ደም ፡ ነው ፡ ዝገት ፡ የመሰለህ ።

ቲባልት ።

ኸረግ ፡ እንዲህ ፡ ነው ፡ ወይ ! የበግ ፡ ነው ፡ የዶሮ ?
ቤንቮሊዎ ።

ፈሶ ፡ የተገኘ ፡ ካንገቱ ፡ ጉረሮ ፡

የወገንህ ፡ ደም ፡ ነው ፡ ከበግ ፡ የማይሻል ።

ቲባልት ።

በመሳደብ ፡ ብቻ ፡ ገዜያችን ፡ ይመሻል ፡

እንግዲህ ፡ ይቀጥል ፡ የወንዶቹ ፡ ሥራ ። (ሻም፣ መዘዘ)።

ሚርኩቲዎ ።

ዘወትር ፡ ዝግጁ ፡ ነኝ ፡ ማንንም ፡ አልፈራራ ፤ (ሚርኩቲዎም ፣ መዘዘ)

(ሮሜዎ ፡ መጣ) ።

ቲባልት ።

ከናንተ ፡ አልዋጋም ፡ መጣ ፡ የኔ ፡ እኩያ ፤

ሰማኝ ፡ ሮሜዎ ፡ ወጥቼ ፡ ገበያ ፡

አቃተኝ ፡ ለማግኘት ፡ ፈልጌ ፡ ክፉኛ ፡

አንተን ፡ የመሰለ ፡ የወንድ ፡ መናኛ ።

ሮሜዎ ።

ተፍቋል ፡ ጨርሶ ፡ ቀም ፡ በቀል ፡ ከልቤ ፤

በመጥፎ ፡ ንግግር ፡ ሮሜዎን ፡ ሰድቤ ፡

ላስቁጣው ፡ በማለት ፡ ቁሙን ፡ ልቁስቀሰው ፡

በከንቱ ፡ ይደክማል ፡ የተጣጣረ ፡ ሰው ፡

የፍቅሬ ፡ ምክንያት ፡ ሆኗልና ፡ ብርቱ ፡

ቲባልት ፡ የኔ ፡ ወዳጅ ፡ አትድከም ፡ በከንቱ ።

ቲባልት ።

ኅይለኛው ፡ ቁማችን ፡ ያከማቸው ፡ ዕዳ ፡

መች ፡ እንዲህ ፡ ይፋቃል ፡ ይልቅ ፡ ተሰናዳ ።

ሮሜዎ ።

ቲባልት ፡ ሰማኝ ፡ እኔ ፡ ንጹሕ ፡ ነኝ ፡ ከቁሙ ፡

ካፍሌ ፡ የሚሉት ፡ የዘራችሁ ፡ ስሙ ፡

እንደ ፡ ማር ፡ ጣፋጭ ፡ ነው ፡ አይመረኝም ፡ ለኔ ፤

ጠባችሁ ፡ ብቻ ፡ ነው ፡ በውነቱ ፡ ሐዘኔ ።

የፍቅሬን ፡ ምክንያት ፡ ሳታውቀው ፡ መርምረህ ፤

አትድከም ፡ በከንቱ ፡ ክፉ ፡ ቃል ፡ ተናግረህ ፡

ቲባልት ፡ እኔና ፡ አንተ ፡ መቼም ፡ አንጣላም ፤

ደኅና ፡ ዋል ፡ ወዳጄ ፡ እንሂድ ፡ በሰላም ፡

ደግሞም ፡ ከዚህ ፡ በቀር ፡ የሕገ-ን ፡ ወቀሣ ፡

የመሰፍኑን ፡ ዐዋጅ ፡ ልብህ ፡ እንዳይረሳ ።

ሚርኩቲዎ ።

ገሮዬ ፡ አይሰማም ፡ እንዲህ ፡ ያለ ፡ ፍራት ፡

ቲባልት ፡ እይ ፡ ሻምላዬ ፡ ሲያበራ ፡ እንደ ፡ መብ
ራት ። (መዘዘ)።

ተመልሶ ፡ እንግዲህ ፡ አይገባም ፡ ካፎቱ ፡

በደም ፡ ካልታጠበ ፡ የዛገው ፡ ስለቱ ።

(ከቲባልት ፡ ጋራ ፡ ወጊያ ፡ ገጠሙ) ።

ሮሜዎ ።

ፍጠን ፡ ቤንሾሊዎ ፡ እንገላግላቸው ፤

ሁለቱም ፡ አይረቡ ፡ በውነት ፡ እብደች ፡ ናቸው ።

ቲባልት ፡ ሜርኩቲዎ ፡ አስቡት ፡ አትርሱ ፤

ልዑል ፡ በቀደም ፡ ለት ፡ ደም ፡ እንዳታፈሱ ፡

ብለው ፡ የሰጡትን ፡ ዐዋጁን ፡ አስታውሱ ።

(ገላገላቸውና ፡ ቲባልት ፡ ከወገኖቹ ፡ ጋራ ፡ ሄደ) ።

ሜርኩቲዎ ።

ቄስያሊሁ ፡ እኮ ፡ በቃ ፡ የኔ ፡ ነገር ፤

ተበላሸሁ ፡ እኔ ፡ ወይ ፡ አለመመከር ።

ቤንሾሊዎ ፡ (ቍስሉን ፡ ያያል) ።

ለካ ፡ ቄስለሃል ፡ ወይ ? አላየሁም ፡ እኮ ፡

ሜርኩቲዎ ።

ሐኪም ፡ ይጠራልኝ ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ተልኮ ።

(የልጁን ፡ አሸከር ፡ ሄደ) ።

ቤንሾሊዎ ።

አይዞህ ፡ የኔ ፡ ወንድም ፡ ትንሽ ፡ ነው ፡ ቍስሉ ፤

ሜርኩቲዎ ።

ምንም ፡ ትንሽ ፡ ቢሆን ፡ አይቀርም ፡ መግደሉ ፡

ካፑሌና ፡ ሞንታግ ፡ ትውልዳቸው ፡ ይጥፋ ፤

በነሱ ፡ ምክንያት ፡ ስንት ፡ ሰው ፡ ተደፋ ፡

በምን ፡ ጎጠአታችን ፡ እንሞታለን ፡ እኛ ፤

ለማይረባ ፡ ነገር ፡ ተሳድቦ ፡ እንደ ፡ እረኛ ፡

በሰው ፡ እጅ ፡ መሞት ፡ በሆነ ፡ ባልሆነው ፡

ከንቲ ፡ ሞት ፡ ይሉሃል ፡ እንደዚህ ፡ ያለ ፡ ነው ።

ተመቸውና ፡ ነው ፡ ይኸ ፡ ፈሪ ፡ መጥፎ ፡

በሮሜዎ ፡ እጅ ፡ ሥር ፡ ታቺን ፡ አሳልፎ ፡

በድንገት ፡ የወጋኝ ፡ በቃ ፡ የኔ ፡ ነገር ፤

ባትገላግሉኝ ፡ አይነካኝም ፡ ነበር ።

(ሜርኩቲዎን ፡ ቤንሾሊዎ ፡ ደግፎት ፡ አብረው ፡ ሄዱ) ።

ሮሜዎ ፡ (ባቻውን) ።

ወዳጄ ፡ ሜርኩቲዎ ፡ የመስፍኑ ፡ ዘመድ ፡

አባቴን ፡ ወገኔን ፡ እኔንም ፡ በመውደድ ፡

እንሆ ፡ ቄሰለ ፡ ለኛ ፡ ሲል ፡ ተጣልቶ ፤

ቲባልት ፡ አዋረደኝ ፡ ከመሬት ፡ ተነሥቶ ።

ገፍፋትን ፡ ወድጄ ፡ ፍቅር ፡ መፈለጌ ፡

ስድቡንም ፡ ሸሸቼ ፡ ከጠብ ፡ ማፈግፈጌ ፡

ወደ ፡ መለማመጥ፡ ወገኖቼን ፡ መሪ ፡

ወንድነት ፡ ያነሰኝ ፡ አስመሰለኝ ፡ ፈሪ ።

(ቤንሾሊዎ ፡ መጣ) ።

ቤንሾሊዎ ።

አልቅስ ፡ ሮሜዎ ፡ እንባህን ፡ አፍሰሰው ፤

ሜርኩቲዎ ፡ ሞተ ፡ መልካሙ ፡ ደጉ ፡ ሰው ።

ሮሜዎ ።

መልካሙ ፡ ወዳጄ ፡ ሚርኩቲዎ ፡ ከሞተ ፡
እንግዲህ ፡ መታረቅ ፡ ሰላም ፡ ተከተተ ፡
ጠባችን ፡ ነደደ ፡ በሱ ፡ የተነሣ ፤
ወደ ፡ ፊት ፡ ይወድቃል ፡ ገና ፡ ብዙ ፡ ሬሳ ።

(ቲባልት ፡ ተመልሶ ፡ መጣ) ።

ቤንቮሊዎ ።

ቲባልት ፡ ይኸ ፡ ሰይጣን ፡ መጥፎ ፡ ጥጋባኛ ፡
እየው ፡ ተመልሶ ፡ ሲመጣ ፡ ወደ ፡ እኛ ።

ሮሜዎ ፡ (ለብቻው ፡ ይናገራል) ።

ወይ ፡ ጥሎኝ ፡ ወይ ፡ ጥዬው ፡ አንጆቱን ፡ ላርሰው ፤
ቈይ ፡ ይምጣ ፡ ግድ ፡ የለም ፡ ደም ፡ ነው ፡ የመለሰው።
ገዳሌት ፡ ደግነቷ ፡ ፍቅሯ ፡ ሰላም ፡ ሆኖ ፡
ይዞህ ፡ የነበርከው ፡ በትዕግሥት ፡ ሸፍኖ ፡
በልቤ ፡ ያለኸው ፡ የቂሚ ፡ ትኩሳት ፡
ለብልባች ፡ ጥበባች ፡ አቃጥለኝ ፡ እንደ ፡ እሳት ።

(ለቲባልት ፡ ይናገራል) ።

ቲባልት ፡ በል ፡ ስደባኝ ፡ አሁን ፡ እንደ ፡ ቅድም ፡
የሚርኩቲዎ ፡ ነፍስ ፡ ብቻዋን ፡ አትሄድም ፡
ወይ ፡ እኔን ፡ ወይ ፡ አንተን ፡ አንዱን ፡ ሳታስከትል ፤
ሻምላህን ፡ ምዘዘው ፡ ዛሬ ፡ ነገ ፡ ሳትል ፡
የምትሻው ፡ ቂሚ ፡ የነደደ ፡ ይሁን ።

ቲባልት ።

አንተም ፡ ከሱ ፡ ጋራ ፡ ትሞታለህ ፡ አሁን ።
(ይዋጉና ፡ ቲባልት ፡ ይወድቃል) ።

ቤንቮሊዎ ።

ሮሜዎ ፡ አትቁም ፡ ቶሎ ፡ ከዚህ ፡ ጥፋ ፤
ቲባልት ፡ ከሞተ ፡ ምንም ፡ የለህ ፡ ተስፋ ፡
መስፍኑ ፡ ሲያገኝህ ፡ ይህን ፡ ነገር ፡ ሰምቶት ፡
ዕወቅ ፡ አይምርህም ፡ ይቀጣሃል ፡ በሞት ።

(ሮሜዎ ፡ ሸሸ ፡ ሰዎች ፡ መጡ) ።

ወታደር ።

እንዴህ ፡ ያለ ፡ ነገር ፡ ዘለግለም ፡ የማይበርድ ፡
ነጋ ፡ ጠባ ፡ ሬሳ ፡ በየዋናው ፡ መንገድ ፡
ጠብ ፡ መሆኑን ፡ ሰምተው ፡ ይኸው ፡ ልዑል ፡ መጡ፤
ማነው ፡ የገደለው ? አሁን ፡ በቶሎ ፡ አሠጡ ።

መስፍን ።

አወይ ፡ ዘመዴ ፡ ሆይ ፡ ሚርኩቲዎ ፡ ሞተ ፤
ማነው ፡ ጠብ ፡ ሲጀመር ፡ የተመለከተ ?

ቤንቮሊዎ ።

ልዑል ፡ ሆይ ፡ እኔ ፡ ነኝ ፡ ያየሁ ፡ ሁሉንም ፡ ነገር ፤
ፈቃድዎ ፡ ቢሆን ፡ ፈጥኜ ፡ ልናገር ።

መስፍን ።

ንገረኝ ፡ ሁሉንም ፡ ከምንጩ ፡ ጀምሮ ፤

ቤንሸሊዎ ።

ጠቡን ፡ የጀመረው ፡ ክፉ ፡ ቃል ፡ ተናግሮ ፡
 ይኸው ፡ ቲባልት ፡ ነው ፡ ሌላ ፡ ሰው ፡ አይደለም ፤
 ከሱ ፡ በቀር ፡ ዛሬ ፡ ጠብ ፡ ያነሣ ፡ የለም ።
 እኔና ፡ ሜርኩቲዎን ፡ ሰደበን ፡ ሳንሰድበው ፤
 ሮሜዎ ፡ ደረሰ ፡ ድንገት ፡ ሳናስበው ።
 እሱም ፡ በደግነት ፡ ቃሉን ፡ አለስልሶ ፡
 ልዑል ፡ የሰጡትን ፡ ያዋጅ ፡ ቃል ፡ አስታውሱ ፡
 ቲባልትን ፡ ለመነው ፡ ጠብ ፡ እንዳያነሣ ፤
 መቼም ፡ መጥቷልና ፡ እሱ ፡ ግን ፡ ሳበሳ ፡
 በእልህ ፡ እንቢ ፡ ብሎ ፡ ስድቡን ፡ ሲቀጥል ፡
 ከሜርኩቲዎ ፡ ጋራ ፡ ተማረሩ ፡ በጥል ፤
 ሻምላ ፡ ቢግዘዙ ፡ ቶሎ ፡ መገላገል ፡
 አሰብንና ፡ ገባን ፡ ከነሱ ፡ መካከል ።
 እኔና ፡ ሮሜዎ ፡ ስንገላገላቸው ፡
 ሜርኩቲዎን ፡ ለመውጋት ፡ ቲባልት ፡ ተመቸው ፤
 እኛም ፡ አላየንም ፡ ሜርኩቲዎን ፡ ሲወጋው ፡
 ኋላ ፡ ግን ፡ አየነው ፡ ቍስሉን ፡ ከነ ፡ አደጋው ፡
 ከሸሸ ፡ በኋላ ፡ ቲባልት ፡ እንደ ፡ ገና ፡
 ቢመጣ ፡ ሮሜዎ ፡ ነዶት ፡ ነበርና ፤
 ደሙን ፡ ለመበቀል ፡ በንዴት ፡ ተነሥቶ ፡
 ከቲባልት ፡ ጋራ ፡ በቅጽበት ፡ ተዋግቶ ፡

ገ።

ገ።

ወዲያው ፡ በደቂቃ ፡ ውጊያው ፡ በጣም ፡ ሲገል ፡
 እኔም ፡ ሳያደርሰኝ ፡ ችዬ ፡ ሳልገላገል ፡
 ቲባልት ፡ ቈሰለና ፡ በፍጥነት ፡ ወደቀ ፡
 ሮሜዎም ፡ ሸሸና ፡ በዚሁ ፡ አለቀ ፤
 ከተናገርኩትም ፡ ከውነቱ ፡ የራቀ ፡
 ውሸት ፡ ቢገኝብኝ ፡ ተደርጎ ፡ ምርመራ ፡
 ይድረስብኝ ፡ በኔ ፡ የቅጣት ፡ መከራ ።

የካፑሌ ፡ ሚስት (መጣች) ።

መሠረት ፡ የለውም ፡ ምስክርነቱ ፤
 ከእውነተኛው ፡ ነገር ፡ ይበልጣል ፡ ሐሰቱ ፡
 ይህንን ፡ ቢናገር ፡ እያስመሰለ ፡ እሱ ፡
 የሞንታግ ፡ ወገን ፡ ነው ፡ ልዑል ፡ ሆይ ፡ አይርሱ ፡
 በፍርድ ፡ ሮሜዎ ፡ ይሙት ፡ ነው ፡ የምለው ።

መስፍን ።

ሮሜዎ ፡ ቲባልትን ፡ ወግቶ ፡ ከገደለው ፡
 እናንተ ፡ ስለሱ ፡ ፍርድ ፡ ስጥ ፡ ስትሉ ፡
 የሜርኩቲዎን ፡ ደም ፡ ግን ፡ ይክፈለኝ ፡ ለኔ ፤
 ዘመዴ ፡ ነው ፡ እኮ ፡ ሥጋዬ ፡ ወገኔ ።

ሞንታግ ።

ልዑል ፡ ሆይ ፡ ሜርኩቲዎን ፡ ቲባልት ፡ ገደለው ፤
 ዐዋጁ ፡ ቲባልትን ፡ ይሙት ፡ ነው ፡ የሚለው ።

ስለዚህ ፡ ቢያስቡት ፡ አሁን ፡ የኔ ፡ ልጅ ፤
ቲባልትን ፡ ሲገድለው ፡ ዐዋጅ ፡ ፈጸመ ፡ እንጅ ፤
ሌላ ፡ ምን ፡ ጨመረ ፡ እስቲ ፡ ምን ፡ አጠፋ ?

መስፍን ።

ምንታግ ፡ ምሕረት ፡ አለ ፡ ብለህ ፡ እንዳትለፋ ፤
ሮሜዎ ፡ በፍጥነት ፡ ዛሬ ፡ ካገር ፡ ይውጣ ፤
ጠባችሁ ፡ በኔ ፡ ላይ ፡ ይኸው ፡ ዞሮ ፡ መጣ ፤
በናንተ ፡ ምክንያት ፡ የሞተው ፡ ደጉ ፡ ሰው ፡
ሥጋዬ ፡ ነው ፡ ዛሬ ፡ ደሙ ፡ የፈሰሰው ፡
በሰጠሁት ፡ ዐዋጅ ፡ ራሴ ፡ ወሰኜ ፡
እገኛለሁ ፡ እኔ ፡ ጨካኝ ፡ ቀጭ ፡ ሆኜ ፡
የፍርዴንም ፡ ሥራ ፡ በቅጣት ፡ ስሠራ ፡
ይቅርታ ፡ የለኝም ፡ ለማንም ፡ አልራራ ።
አማላጅ ፡ ልመና ፡ ጸጸትና ፡ ለቅሶ ፡
ፍርዴን ፡ ሊመልሱት ፡ አይችሉም ፡ ጨርሶ ፡
ሰማ ፡ ልጅህ ፡ ዛሬ ፡ የኔን ፡ ትእዛዝ ፡ ሽሮ ፡
የተገኘ ፡ እንደሆን ፡ በከተማው ፡ አድሮ ፡
ዛሬ ፡ ከኼሮና ፡ በፍጥነት ፡ ካልወጣ ፡
ዕውቀው ፡ ያለፍርድ ፡ በሞት ፡ እንዲቀጣ ።

ትይንት ፡ ፪ ።

ገፍልዬትና ፡ ሞግዚቷ ፡ (በቤተሰቡ) ።

ገፍልዬት ።

እኔና ፡ ሮሜዎ ፡ ዕድላችን ፡ ከፉ ፤
ይደንቃል ፡ ሰርጋችን ፡ እንደዚህ ፡ ማለፉ ፡
ሰርጉ ፡ አልነበረም ፡ ወይ ፡ የሰው ፡ ልጅ ፡ ደስታ ፤
እኛ ፡ ግን ፡ ምስኪኖች ፡ በዚህ ፡ ሁሉ ፡ ፈንታ ፡
መሥጋትና ፡ መፍራት ፡ ያባት ፡ የናት ፡ ቋጣ ፡
ሆነና ፡ ተገኘ ፡ የተሰጠን ፡ ዕጣ ።
አልገሠግሥ ፡ አለ ፡ ጊዜና ፡ ሰዓቱ ፤
ምነው ፡ የዛሬ ፡ ቀን ፡ ደክመ ፡ ፍጥነቱ ?
ሰዓቱም ፡ ለገመ ፡ ዳተኛ ፡ መሆኑ ፡
ሮሜዎን ፡ ስጠብቅ ፡ አልመኸ ፡ አለኝ ፡ ቀኑ ።
ደግሞ ፡ ሞግዚቱ ፡ ነች ፡ ዋና ፡ ጥፋተኛ ፤
ምነው ፡ ሆነችብኝ ፡ እንደዚህ ፡ ዳተኛ ?
በፊት ፡ ደግንነቱን ፡ ነግራኝ ፡ ተመልሳ ፡
መሄድ ፡ ትችል ፡ ነበር ፡ ዳግም ፡ በግሥገሣ ፡
ሌሊቱ ፡ ሲጨልም ፡ ጨረቃ ፡ ሳትወጣ ፡
ንገሪው ፡ አልኩና ፡ ሮሜዎ ፡ እንዲመጣ ፡
ብልካት ፡ እንሆ ፡ ቀረች ፡ እዚያው ፡ ቀልጣ ።
እባክህ ፡ ጨለማ ፡ ፍጠን ፡ በቶሎ ፡ ና ፤
ካልመሽ ፡ ሮሜዎ ፡ ደፍሮ ፡ አይመጣምና ።

ሌሊቱ ፡ ይተካ ፡ የቀን ፡ ብርሃን ፡ ሄዶ ፤
 ሮሜዎን ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ እንዲያስገባው ፡ ጋርዶ ።
 ቀኑ ፡ እየደከመ ፡ ብርሃን ፡ እየሸሸ ፡
 ፀሐይ ፡ እየጠፋች ፡ ሰዓቱ ፡ እየመሸ ፡
 አንተ ፡ ከባድ ፡ ጽልመት ፡ የሌሊት ፡ ጨለማ ፣
 ፈጥነህ ፡ ቶሎ ፡ ድረስ ፡ አትሁን ፡ ደካማ ።
 ገሥግሠህ ፡ ሸፍናት ፡ ዓለምን ፡ በጥላ ፤
 ጥላህ ፡ ለሮሜዎ ፡ ይሁነው ፡ ከለላ ፣
 ፀሐይም ፡ ጥለቂ ፤ ብርሃንን ፡ አትስጧ ፤
 ኮከብ ፡ ተሰወሪ ፡ ጨረቃም ፡ አትውጧ ፣
 ካለም ፡ ገለል ፡ በሉ ፡ ብርሃንና ፡ ፋና ፡
 ብርሃን ፡ አሱ ፡ ራሱ ፡ ሮሜዎ ፡ ነውና ፡
 ያቻት ፡ ወዲህ ፡ መጣች ፡ ብቅ ፡ አለች ፡ ሞግዚቱ ፤
 ደርሳ ፡ እስክትነግረኝ ፡ ወሬውን ፡ ከፊቱ ፡
 ቸኩያለሁ ፡ በጣም ፡ እንዴት ፡ ያለ ፡ ወሬ ፡
 ይዘሽልኝ ፡ መጣሽ ፡ ሞግዚቱ ፡ ሆይ ፡ ዛሬ ፡
 ምነው ፡ ምን ፡ ሆነሻል ፡ ፊትሽ ፡ ተለወጠ ፡
 ሞግዚት ።

አዩ ፡ ከንቱ ፡ ነገር ፡ በቃ ፡ ተቋረጠ ፣
 ባጭር ፡ ተቀጠፈ ፡ ያን ፡ መሳይ ፡ መኩንን ፤
 አዩ ፡ ጉድ ፡ አዩ ፡ ጉድ ፡ ጠላሁ ፡ ሰው ፡ መሆንን ፤

ዠልዬት ።

አሁን ፡ ባሁን ፡ ሄደሽ ፡ ከኔ ፡ ዘንድ ፡ ከወጣሽ ፡
 ምን ፡ ዐይነት ፡ ጎዘን ፡ ነው ፡ ይዘሽው ፡ የመጣሽ ፤
 ሞግዚት ።

አወይ ፡ ሮሜዎ ፡ ቲባልት ፡ መልካሙ ፡ ሰው፤
 እንደ ፡ ፋሲካ ፡ በግ ፡ ደሙ ፡ የፈሰሰው ።

ዠልዬት ።

ሐዘኑን ፡ ሰምቼ ፡ ልቤ ፡ ሳይመታ ፡
 መናገር ፡ አቃተሽ ፡ አፍሽ ፡ አመነታ ፡
 ሮሜዎ ፡ ሞተ ፡ ወይ ፡ ሞቶም ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡
 ንገራኝ ፡ ምላስሽ ፡ እየሸፋፈነ ፡
 ሳይደብቅ ፡ ገልጦልኝ ፡ መርዶውን ፡ ልረዳ ፤
 ልቤም ፡ ተሠንጥቆ ፡ በሐዘን ፡ ይፈንዳ ።

ሞግዚት ።

ቅስሱንም ፡ አየሁት ፡ በጣም ፡ ያሳዘናል ፤
 ሐኪም ፡ አይጠፋለት ፡ ሞቶ ፡ ምን ፡ ይሆናል ።
 ምንም ፡ ትንፋሽ ፡ የለው ፡ አልፋለች ፡ ሕይወቱ ፤
 ደሙ ፡ ይመነጫል ፡ ቁስሎ ፡ ከደረቱ ፤
 ከሞተ ፡ ቁይቷል ፡ ደርቋል ፡ ሰውነቱ ፤

እንዲህ ፡ ያለ ፡ ሥራ ፡ መቼም ፡ አልተሠራም
 ገፍልዮት ፡ የዛሬ ፡ ጉድ ፡ ይቅር ፡ አይወራም
 ቲባልት ! ሮሜዎ ! አየሁ ፡ ደሙ ፡ ፈሰ ፡
 ልብሱ ፡ ተበክሎ ፡ መሬቱም ፡ ርሶ ።

ገፍልዮት ።

ቲባልት ! ሮሜዎ ! ሁለቱንም ፡ ጠርተሽ ፡
 ከምታስጨንቁኝ ፡ ንገሪኝ ፡ ለይተሽ ፡
 ሮሜዎ ፡ ባሌ ፡ ነው ፡ ቲባልት ፡ ዘመዴ ፤
 የቱ ፡ ነው ፡ የሞተው ፡ ተጨነቀ ፡ ሆዴ ።
 ባለም ፡ ላይ ፡ ከሌሉ ፡ እነዚህ ፡ ሁለቱ ፡
 መታከት ፡ ነውና ፡ ሁሉ ፡ ነገር ፡ ከንቱ ፡
 የምጽአት ፡ ቀን ፡ ይሁን ፡ መለከት ፡ ይነፋ ፤
 አሁን ፡ ተደምስሶ ፡ ፍጥረተ ፡ ዓለም ፡ ይጥፋ ፤
 ባሕር ፡ ጫካ ፡ ገደል ፡ ጅረትም ፡ ተራራ ፡
 ፍጡር ፡ እዩዩ ፡ በል ፡ አልቅስ ፡ ከኔ ፡ ጋራ ።

ሞግዚት ።

ሚቹ ፡ ቲባልት ፡ ነው ፡ ካለም ፡ ላይ ፡ የሄደ ፤
 ገዳዩ ፡ ሮሜዎ ፡ ካገር ፡ ተሰደደ ።

ገፍልዮት ።

ሮሜዎ ፡ ቲባልትን ፡ ብትዬኝ ፡ ገደለው ፡
 አይችልም ፡ መንፈሴ ፡ አምኖ ፡ ሊቀበለው ።

ሞግዚት ።

የተሠራውን ፡ ጉድ ፡ እንግዲህ ፡ ዕወቂው ፤
 እርገሚው ፡ ሮሜዎን ፡ ከልብሽም ፡ ናቂው ፡
 በቀልሽን ፡ ቂምሽን ፡ አድርጊው ፡ የጸና ፤
 በውነቱ ፡ ሮሜዎ ፡ ሰው ፡ አይደለምና ።
 አብነት ፡ ይሁንሽ ፡ ይህ ፡ መጥፎ ፡ ደመኛ ፤
 ሰውን ፡ አትመኝ ፡ እንግዲህ ፡ ዳግመኛ ፡
 ፍቅሩም ፡ ደግነቱም ፡ ፍሬ ፡ ቢስ ፡ ነው ፡ ከንቱ ፤
 ፈጽሞ ፡ ሰው ፡ የለም ፡ መጥፎ ፡ ነው ፡ ሰዓቱ ፡
 እንዲህ ፡ ያለ ፡ ነገር ፡ ሮሜዎ ፡ ሲሠራ ፡
 ማነው ፡ የሚታመን ? ማነው ፡ ባለአደራ ?

ገፍልዮት ።

ምንም ፡ አልተገኘ ፡ የሚበጀኝ ፡ ለኔ ፤
 ሁለት ፡ ስለት ፡ ያለው ፡ ሰይፍ ፡ ነው ፡ ጎዘኔ ፡
 ቲባልት ፡ ባይሞት ፡ ኖሮ ፡ ሮሜዎ ፡ ይሞታል ፤
 ቲባልት ፡ ባይሸነፍ ፡ ሮሜዎ ፡ ይረታል ፡
 ሮሜዎን ፡ ከልብሽ ፡ ትይኛለሽ ፡ ጥዬው ፤
 ምነው ፡ ልቤን ፡ ገብተሽ ፡ መርምረሽ ፡ ብታዬው ፡
 ለኔም ፡ ገዳይ ፡ ቢሆን ፡ ለናቴም ፡ ላባቴ ፡
 ሮሜዎን ፡ ለመጥላት ፡ አይችልም ፡ አንጀቴ ።

ቲባልትም ፡ መጥፎ ፡ ነህ ፡ ሮሜዎም ፡ አትረባ ፤
 መሪር ፡ ነው ፡ ከናንተ ፡ የሚተርፈኝ ፡ እንባ ፣
 ባሌ ፡ ካገር ፡ ወጣ ፤ ቲባልት ፡ ሞተ ፡ በፊት ፤
 ሐዘኔ ፡ ዐንጉል ፡ የሌለው ፡ መድኅኒት ፡
 እንደ ፡ ምን ፡ አድርጌ ፡ ደግሞስ ፡ እስከ ፡ መቼ ፣
 እኖራለሁ ፡ እኔ ፡ እናንተን ፡ አጥቼ ፡
 ከቲባልት ፡ መሞት ፡ ሮሜዎ ፡ ስደቱ ፡
 ከሮሜዎ ፡ ስደት ፡ ቲባልት ፡ መሞቱ ፡
 ቢሆን ፡ ምን ፡ ቸገረው ፡ ሐዘኔ ፡ በተራ ፤
 ለማንኛው ፡ ላልቅስ ፡ ወይ ፡ የኔ ፡ መከራ ፡ !
 ዛሬ ፡ በሠርጌ ፡ ቀን ፡ ደስ ፡ ብሎኝ ፡ መሞሌ ፡
 ቀረና ፡ ሰው ፡ ገድሎ ፡ እንዲሰደድ ፡ ባሌ ፡
 ቲባልትም ፡ እንዲሞት ፡ አድርጎ ፡ ዕድሌ ፡
 ሐዘን ፡ ከሆነማ ፡ ለኔ ፡ የደገሰው ፡
 ልቤ ፡ ሳያደላ ፡ እንባዬን ፡ ላኖስሰው ።

ሞግዚት ።

በእውነት ፡ ሴት ፡ ልጅ ፡ ባሏን ፡ ከወደደች ፡ አይቀር
 እንዳንች ፡ አድርጎ ፡ ነው ፡ ከልቡና ፡ ማፍቀር ፣
 ከልብ ፡ አዘንኩልሽ ፡ በጣሙን ፡ አድርጌ ፤
 አለበት ፡ ገብቼ ፡ ሮሜዎን ፡ ፈልጌ ፡
 እኔ ፡ አመጣዋለሁ ፡ እንባሽን ፡ አድርቂው ፤
 እመኝታ ፡ ቤትሽ ፡ ግቢና ፡ ጠብቂው ።

፶፩

በበደተኛነት ፡ ሳይሄድ ፡ ነገ ፡ ርቆ ፡
 ተሰነባበቱ ፡ ይምጣ ፡ ተደብቆ ።

ገዳሌት ።

መልካም ፡ ነው ፡ ሞግዚቱ ፡ ሙሽራ ፡ ሲገባ ፡
 አገጦ ፡ ታጅቦ ፡ በዘፈን ፡ ባበባ ፡
 በወግ ፡ በማዕርግ ፡ ባለም ፡ በደስታ ፡
 በክብር ፡ ነበረ ፡ በብዙ ፡ እልልታ ፤
 ሌሊት ፡ ጨለማውን ፡ ከለላው ፡ አድርጎ ፡
 ገኔ ፡ ሙሽራ ፡ ግን ፡ ይግባ ፡ ተሸሽጎ ።
 እንቢ ፡ ብሎ ፡ እንዳይቀር ፡ ጠርተሽ ፡ ስታመጪው፤
 እንቺ ፡ ለምልክት ፡ ቀለበቱን ፡ ስጪው ፡
 (ቀለበቷን ፡ ሰጠችት) ።

ትይንት ፡ ፫ ።

አባ ፡ ሎራ ፡ (ባባ ፡ ሎራ ፡ ቤት) ።

ሮሜዎ ፡ ብቅ ፡ በል ፡ ውጣ ፡ ከጨለማ ፤
 የፍርዱን ፡ ቃል ፡ ይገኛ ፡ መጣሁ ፡ ልጄ ፡ ስማ ።

ሮሜዎ ።

ሳልሰማው ፡ በዘገይ ፡ ይሻለኝ ፡ ነበረ ፤
 ፍርዱ ፡ ምን ፡ ዐይነት ፡ ነው ፡ ልቤ ፡ ተሸበረ ።

አባ ፡ ሎራ ።

መስፍኑ ፡ ፈቀደ ፡ በቀላል ፡ ሊቀጣ ፤

የሞት ፡ ፍርድ ፡ ቀርቶ ፡ ካገር ፡ እንድትወጣ ።
ሮሜዎ ።

ጨካኝ ፡ ቅጣት ፡ እንጂ ፡ ከሞትም ፡ የከፋ ፤
ይህ ፡ ፍርድ ፡ መሪር ፡ ነው ፡ ያስቈርጣል ፡ ተስፋ ፤
ገፍገፍት ፡ ካለችበት ፡ ከተማ ፡ ወጥቼ ፡
ስደተኛ ፡ ሆኜ ፡ አገሬንም ፡ ትቼ ፡
የምኖረው ፡ ኑሮ ፡ እንደ ፡ ምን ፡ ይገፋል ፤
ቀኑና ፡ ሰዓቱ ፡ ደቂቃው ፡ መች ፡ ያልፋል ፡
እንዴት ፡ እችላለሁ ፡ ገፍገፍትን ፡ ለመርሳት ፡
ሲኦል ፡ ነው ፡ ኩነኔ ፡ ሞት ፡ ገሃነመ ፡ እሳት ።

አባ ፡ ሎራ ።

ደስታህ ፡ ቀረና ፡ በማመስገን ፡ ፈንታ ፡
ለምን ፡ ትረሳለህ ፡ የእግዜርን ፡ ውለታ ፡
ዐዋጁ ፡ የሚያዘው ፡ የሞት ፡ ቅጣት ፡ ነበር ፡
ለምን ፡ አታስብም ፡ ይህን ፡ ትልቅ ፡ ነገር ፡
ሄደህ ፡ ብትቀመጥ ፡ በማንቱ ፡ ከተማ ፡
አገሩ ፡ ጥሩ ፡ ነው ፡ በጣም ፡ የሚስማማ ፡
ልጄ ፡ ሆይ ፡ ቅጣቱ ፡ በጣም ፡ የቀለለ ፡
ጥሩ ፡ ነው ፡ ሺ ፡ ጊዜ ፡ ከሞት ፡ የተሻለ ።

ሮሜዎ ።

ያስቡት ፡ አባቴ ፡ ነገሩን ፡ ያስተውሉት ፤
ምኑን ፡ ነው ፡ እርሰዎ ፡ ቀላል ፡ ነው ፡ የሚሉት ።

የፎ

አባ ፡ ሎራ ።

ብስጭት ፡ አታብዛ ፡ በጣም ፡ አትናደድ ፤
ከመሞት ፡ ይሻላል ፡ ሺ ፡ ጊዜ ፡ መሰደድ ።
ልጄ ፡ ዓለም ፡ ሰፊ ፡ ነች ፡ ወጥተህ ፡ ከቤርና ፡
የትም ፡ ሄደህ ፡ መኖር ፡ ትችላለህና ።

ሮሜዎ ።

ወጥቼ ፡ ከሄድኩኝ ፡ እኔ ፡ ከቤርና ፡
ውሸት ፡ ነው ፡ አባቴ ፡ ምን ፡ ዓለም ፡ አለና ፡
ሕይወት ፡ ነው ፡ አይበሉት ፡ የምኖረው ፡ ኑሮ ፤
ዓለም ፡ እዚህ ፡ ቀረ ፡ ከሚስቱ ፡ ጋር ፡ አብሮ ፡
ሰው ፡ እንስሳ ፡ ዕንጨት ፡ አበባና ፡ ቅጠል ፡
ፀሓይ ፡ ተከልሎ ፡ አየር ፡ ሳይቀበል ፡
የኖረ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ይሞታል ፡ ይደርቃል ፤
ለኔም ፡ እንደዚህ ፡ ነው ፡ ስደት ፡ የሚሉ ፡ ቃል ።
አገሬ ፡ ንብረቴ ፡ አየሬ ፡ ፀሓዬ ፡
ዓለሚ ፡ ትንፋሼ ፡ ሕይወቴ ፡ ሰማዬ ፡
የነበረችውን ፡ ገፍገፍትን ፡ አጥቼ ፡
እሷ ፡ ካለችበት ፡ ከተማ ፡ ወጥቼ ፡
መሄዴ ፡ ከሆነ ፡ እሷም ፡ ከኔ ፡ ርቃ ፡
ነጣጥለው ፡ ከለዩን ፡ የኔ ፡ ነገር ፡ በቃ ።
ሕይወቴም ፡ ኑሮዬም ፡ ሞተ ፡ ተበላሽ ፤
ደስታ ፡ ተለየኝ ፡ ከኔ ፡ ርቆ ፡ ሸሽ ፡
እንግዲህ ፡ መቆሚ ፡ ለምንም ፡ አይበጅ ፤

ይህን ፡ ኑሮ ፡ አይበሉት ፡ መናወዝ ፡ ነው ፡ እንጅ ፡
ፍርድ ፡ ማሻሻያ ፡ የተባለው ፡ ዘዴ ፡
ከመርዘም ፡ ይብሳል ፡ ከጦር ፡ ከጎራዴ ፡
ሰደት ፡ የሚሉ ፡ ቃል ፡ ጨለማ ፡ ነው ፡ ገደል ፤
እኔን ፡ አስጨንቆ ፡ የመጣ ፡ ለመግደል ።

አባ ፡ ሎራ ።

እረ ፡ ስማኝ ፡ ልጄ ፡ ምክራንም ፡ ተቀበል ፡
ሞትና ፡ መሰደድ ፡ እኩል ፡ ነው ፡ አትበል ።

ሮሜዎ ።

ተመልሰው ፡ ሰደት ፡ ወደሚባለው ፡ ቃል ፡
ሊመጡ ፡ ነውና ፡ አባቴ ፡ ይበቃል ፡

ምን ፡ አደከመዎት ፡ በቃ ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡

እኔን ፡ የሚያጥናና ፡ ምንም ፡ ነገር ፡ የለም ፡

ከሞት ፡ የባሰ ፡ ነው ፡ የመከራ ፡ ጭቃ ፤

የሮሜዎ ፡ ነገር ፡ ተከተተ ፡ በቃ ።

አባ ፡ ሎራ ።

ዐውቃለሁ ፡ እንዲሆን ፡ ስደትህ ፡ መራራ ፤

ግን ፡ መድኅኒት ፡ አለው ፡ ለዚህ ፡ ለመከራ ፡

ዕረፍት ፡ እንድታገኝ ፡ ባላብ ፡ በኅሊና ፡

የደረሰብህን ፡ ጭንቅህን ፡ እርሳና ፡

ልብህን ፡ መልሰው ፡ ወደ ፡ ፍልስፍና ።

ሮሜዎ ።

ገፍልዮትን ፡ ፈጥሮልኝ ፡ ካልሰጠኝ ፡ አምጥቶ ፡

የመስፍኑን ፡ ብይን ፡ በጥበብ ፡ አጥፍቶ ፡

እኔን ፡ ካላዳነኝ ፡ የርስዎ ፡ ፍልስፍና ፡

ለምንም ፡ አይበጀኝ ፤ የለውም ፡ ርባና ።

(የገፍልዮት ፡ ሞግዚት ፡ ከደጅ ፡ ሆና ፡ በር ፡ መጣች) ።

አባ ፡ ሎራ ።

ተነሣ ፡ ሮሜዎ ፡ ግባ ፡ ወደ ፡ ጓዳ ፤

ስማ ፡ በር ፡ ይመታል ፡ መጣብን ፡ እንግዳ ፡

ተደበቅ ፡ በቶሎ ፡ ጥግ ፡ ይዘህ ፡ ወደ ፡ ጎን ፡

ይይዙሃልና ፡ ያገኙህ ፡ እንደሆን ።

(በሩ ፡ ይመታል) ። ፕ

ሮሜዎ ።

በስደት ፡ ከሆነ ፡ እኔ ፡ የምቀጣ ፡

ምን ፡ ያስጨንቀኛል ፡ የፈቀደው ፡ ይምጣ ።

አባ ፡ ሎራ ።

ለምን ፡ ትሆናለህ ፡ አንተ ፡ እንደዚህ ፡ ደረቅ ፤

እባክህ ፡ ግባና ፡ በቶሎ ፡ ተደበቅ ፡ (ሮሜዎ ፡ ሄደ) ።

እንዲህ ፡ ባሁን ፡ ሰዓት ፡ የመጣ ፡ በማታ ፡

ማነው ፡ በጨለማ ፡ በሬን ፡ የሚመታ ?

ሞግዚት ።

መጥቻለሁና ፡ ልካኝ ፡ እመቤቴ ፤

የገፍልዮት ፡ ሞግዚት ፡ ነኝ ፡ ያስገቡኝ ፡ አባቴ ።

አባ ፡ ሎራ ።

እንኳን ፡ ደኅና ፡ መጣሽ ፡ ነይ ፡ ግቢ ፡ ወዳጅ ፤
(ከፍተውላት ፡ ገባች) ።

ሞግዚት ።

ሮሚዎን ፡ አጣሁት ፡ ብፈልገው ፡ ሂጄ ።
ይንገሩኝ ፡ አባቴ ፡ ከመሽ ፡ አሁን ፡ ማታ ፤
አይተው ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ያለበትን ፡ ቦታ ።

አባ ፡ ሎራ ።

በሐዘኑ ፡ ሰክሮ ፡ ያለቅሳል ፡ ተጨንቆ ፤
ያውልሽ ፡ ከጓዳ ፡ እመሬት ፡ ላይ ፡ ወድቆ ።

ሞግዚት ።

ገዳሮት ፡ እመቤቴም ፡ በዚሁ ፡ ሁኔታ ፡
ስታለቅስ ፡ ዋለች ፡ ይኸው ፡ እስከ ፡ ማታ ፡
ጥሩልኝ ፡ አባቴ ፡ መልክቴን ፡ ልንገረው ።

ሮሚዎ ፡ (ከጓዳ ፡ ወጣ) ።

ገዳሮት ፡ እንደ ፡ ምን ፡ ነች? መልካም ፡ የነበረው ፤
ልቧ ፡ ተለውጦ ፡ ባደረግሁት ፡ ነገር ፡
አልጠላችኝም ፡ ወይ? ምላስሽ ፡ ይናገር ፡
ልብሽ ፡ አይደብቀኝ ፡ ንገሪኝ ፡ አትፍሪ ፤
ያየሽውን ፡ ሁሉ ፡ አስተካክለሽ ፡ አውሪ ።

የጃ

በሠራሁት ፡ ሥራ ፡ ፍቅራችን ፡ መጥፋቱ ፡
እንግዲህ ፡ ወደ ፡ ፊት ፡ ተቀብሮ ፡ መቅረቱ ፡
እርግጥ፡አይደለም ፡ ወይ? እንዴት ፡ ነው ፡ መንፈሷ ፤
እኔን ፡ ስታነሣ ፡ ምን ፡ ትላለች ፡ እሷ ።

ሞግዚት ።

በሐዘን ፡ ተጨንቃ ፡ ከማልቀስ ፡ በተቀር ፡
ነፋም ፡ ሆነ ፡ በጎ ፡ ምንም ፡ አትናገር ፡
ቲባልት ፡ ሮሚዎ ፡ አይ ፡ ጉድ ፡ እያለች ፡
እንባዋን ፡ በማፍሰስ ፡ ቀነን ፡ ሙሉ ፡ ዋለች ፡
ሐዘኗ ፡ ግን ፡ ሆኗል ፡ አለመጠን ፡ ብርቱ ፡
ከመሄድህ ፡ በፊት ፡ ተሰነባበቱ ፤
እንሂድ ፡ በቶሎ ፡ መሽብን ፡ ሰፍቱ ።

ሮሚዎ ።

ገላዬን ፡ ብወጋ ፡ እስቲ ፡ ከምን ፡ ቦታ ፡
መሞት ፡ እንደምችል ፡ በቅጽበት ፡ አንዳፍታ ፡
ብልጎ ፡ ነዎትና ፡ ጥበብን ፡ መርማሪ ፤
ተምረው ፡ እንደሆን ፡ ያከላትን ፡ ባሕሪ ፡
በፍጥነት ፡ ይንገሩኝ ፡ አባቴ ፡ አባ ፡ ሎራ ፤
የት ፡ ነው ፡ የሰው ፡ ነፍሱ ፡ ያለችበት ፡ ስፍራ? ፡
አድርጊያለሁና ፡ ጸጸቷን ፡ መራራ ፡
ሐዘኔ ፡ ጥልቅ ፡ ነው ፡ አልችልም ፡ ልጥናና ፤
በገዛ ፡ እጄ ፡ ልሞት ፡ ቁርጫለሁና ። (ሰይፋን ፡ መዘዘ።)

አባ ፡ ሎራ ።

ለምን ፡ ታስባለህ ፡ እንዲህ ፡ ያለ ፡ ነገር ፤
 ብላሽ ፡ ሰው ፡ አትሁን ፡ ሲመክሩህ ፡ ተመከር
 እንደ ፡ ሴት ፡ አታልቅስ ፡ እንዳውራ ፡ አትቋጣ ፤
 እንደ ፡ እብድ ፡ አትበሳጭ ፡ ከሰው ፡ ግብር ፡ አትውጣ ፤
 ትመስለኝ ፡ ነበረ ፡ በውነቱ ፡ ጠንካራ ፤
 ሰው ፡ ለምን ፡ ይረባል ፡ ካልቻለ ፡ መከራ ።
 መቀጣት ፡ ከወደድህ ፡ በገዛ ፡ እጅህ ፡ ሞተህ ፡
 ስለምን ፡ ገደልከው ፡ ቲባልትን ፡ ተዋግተህ ?
 በገዛ ፡ እጅህ ፡ ብትሞት ፡ ባለማመዛዘን ፡
 መግደልህ ፡ እኮ ፡ ነው ፡ ሚስትህን ፡ በሐዘን ፡
 ለዚህ ፡ ነው ፡ ልጄ ፡ ሆይ ፡ ገሊናና ፡ አእምሮ ፡
 ከእግዜር ፡ የተሰጠ ፡ ለሰው ፡ ልጅ ፡ ተፈጥሮ ፤
 ገጽጾት ፡ ጠልታኛለች ፡ ብለህ ፡ ስትሠጋ ፡
 ሰው ፡ ልካ ፡ ጠራችህ ፡ ምሕረትን ፡ አድርጋ ፡
 ቲባልት ፡ ሊገድልህ ፡ ቢመጣ ፡ ደንፍቶ ፡
 በገዛ ፡ ጥጋቡ ፡ ወደቀ ፡ ተወግቶ ፡
 ባንተም ፡ የሞት ፡ ቅጣት ፡ ሊወድቅ ፡ የነበረው ፡
 በስደት ፡ ለውጦ ፡ መስፍናችን ፡ ሻረው ፡
 ብትመለከተው ፡ በውነቱ ፡ የት ፡ አለ ፤
 እንዳንተ ፡ የቀናው ፡ በጣም ፡ የታደለ ፡
 ተጠንቀቅ ፡ በውነቱ ፡ ልጄ ፡ በጣም ፡ ሥጋ ፤

ሳታውቀው ፡ ብትቀር ፡ የደስታን ፡ ዋጋ ፡
 ኑሮህ ፡ ይበላሻል ፡ አለመጠን ፡ ፍራ ፡
 ምን ፡ ጊዜም ፡ አይለቅህ ፡ ጭንቅና ፡ መከራ ።
 ሚስትህን ፡ ምክራት ፡ እንዳትሞት ፡ አልቅሳ ፤
 መምሸቱ ፡ ነውና ፡ በል ፡ ቶሎ ፡ ተነሣ ፡
 ነገ ፡ ግን ፡ ለመሄድ ፡ ልብህ ፡ ይሰናዳ ፤
 ውጣ ፡ ከቪሮና ፡ ሌሊት ፡ በማለዳ፤
 ተዛውረህ ፡ ተቀመጥ ፡ ሄደህ ፡ ወደ ፡ ማንቱ ፤
 እኛ ፡ ጊዜ ፡ አግኝተን ፡ ሲመቸን ፡ ሰዓቱ ፡
 ወገኖቻችሁን ፡ በምክር ፡ አስታርቀን ፡
 ጋብቻችሁንም ፡ በገሃድ ፡ አስታውቀን ፡
 ላንተም ፡ ከመስፍኑ ፡ ምሕረትን ፡ ጠይቀን ፡
 እንጣጣራለን ፡ ቶሎ ፡ እንድትመለስ ፡
 እግዜር ፡ ይጠብቅህ ፡ በል ፡ እስከዚያ ፡ ድረስ ፤
 አሁን ፡ ወደ ፡ ገጽጾት ፡ በቶሎ ፡ ሂድ ፡ ተነሥ ።

ትይንት ፡ ፬ ።

የካፑሌ ፡ ሚስት ፡ ካፑሌ ፡ ፓሪስ ።

ፓሪስ ።

ጉዳዩ ፡ ዘገየ ፡ በመዋል ፡ በማደር ፤
 ታዲያስ ፡ እንዴት ፡ ሆነ ፡ የጋብቻው ፡ ነገር ?

ካፑሌ ።

ነገሩን ፡ ለገልጻዩት ፡ ሳልነግር ፡ መቅረቱ ፡
 ወድጄን ፡ አይደለም ፡ እንዲህ ፡ መዘግየቱ ፡
 በቲባልት ፡ መሞት ፡ አዝናለች ፡ በብርቱ ፤
 ታፈቅረው ፡ ነበረ ፡ ከልቧ ፡ በውነቱ ፡
 ስለዚህ ፡ ሐዘኑ ፡ ጥቂት ፡ ሳይረሳ ፡
 አልቻልኩም ፡ ጉዳዩን ፡ ለጊዜው ፡ ላነሣ ፡
 አድርገልኝና ፡ ከልብህ ፡ ይቅርታ ፤
 እኔ ፡ እጨርሳለሁ ፡ ነገሩን ፡ አንድ ፡ አፍታ ፡

ፓሪስ ።

እውነት ፡ ነው ፡ ሐዘኑ ፡ ፈጽሞ ፡ አልተመቸም ፤
 ተስማምተንበታል ፡ ይህን ፡ ጉዳይ ፡ መቼም ፡
 እሷም ፡ እንቢ ፡ እንዳትል ፡ እናንተ ፡ አስቡበት ።

የካፑሌ ፡ ሚስት ።

ግድ ፡ የለም ፡ ሠርጋችሁ ፡ ይሆናል ፡ በፍጥነት ፡

ካፑሌ ።

ፓሪስ ፡ ሆይ ፡ አትሥጋ ፤ አይዘህ ፡ ይህን ፡ ጉዳይ ፡
 መሄድ ፡ ትችላለህ ፡ ጥለኸው ፡ በኔ ፡ ላይ ፡
 እንዴት ፡ ትወጣለች ፡ ከኔ ፡ ፈቃድ ፡ ልጄ ፤
 ያቀረብኩላትን ፡ መርጫ ፡ ወድጄ ፡
 ያላንድ ፡ ቅሬታ ፡ አለባት ፡ መቀበል ፤
 እንዲያውም ፡ እንፍጠን ፡ ዛሬ ፡ ነገ ፡ አንበል ።

በይ ፡ ፍጠኝ ፡ ሚስቱ ፡ ወደ ፡ ልጅሽ ፡ ሂጂ ፤
 በዘዴ ፡ በርጋታ ፡ ነገሩን ፡ አስረጂ ፡
 መልካሙ ፡ ልጃችን ፡ ፓሪስ ፡ አንቺን ፡ ወደ ፡
 እኔም ፡ ደስ ፡ ብሎኝ ፡ አባትሽም ፡ ፈቅዶ ፡
 ይኸው ፡ በዚህ ፡ ሰሞን ፡ ሊያገባሽ ፡ ነውና ፡
 ተዘጋጁ ፡ በያት ፡ በሙሉ ፡ ልቡና ፡
 በል ፡ አንተም ፡ ንገረኝ ፡ እንደምትፈልገው ፤
 ሰርጉ ፡ እንዲፈጸም ፡ ለመቼ ፡ እናድርገው ፡ ?

ፓሪስ ።

እንደ ፡ እኔ ፡ ሰርጋችን ፡ የራቀ ፡ ከሚሆን ፡
 ቢፈጸም ፡ ይሻላል ፡ አሁን ፡ በዚህ ፡ ሰሞን ።

ካፑሌ ።

እንግዲያው ፡ መልካም ፡ ነው ፡ ባጭር ፡ እንደግስ ፤
 ተከሊሉም ፡ ይፈጸም ፡ በሚመጣው ፡ ጎሙስ ፡
 ጃጃታ ፡ አላበዛም ፡ ብዙም ፡ ሰው ፡ አልጠራ ፤
 ልጄን ፡ እድራለሁ ፡ ብዬም ፡ አላወራ ፡
 ሐዘን ፡ ስለ ፡ ሆነ ፡ ቲባልት ፡ በመሞቱ ፡
 ቅር ፡ ያሰኛልና ፤ ዘመድ ፡ በጥቂቱ ፡
 በድብቅ ፡ እንጥራ ፡ ነገር ፡ ሳናበዛ ፤
 እንደዚህ ፡ ብናደርግ ፡ ወሬው ፡ ሳይነዛ ፡
 ጉዳያችን ፡ ያልቃል ፡ ያገር ፡ ሰው ፡ ሳይሰማ ፤
 እንግዲህ ፡ መልካም ፡ ነው ፤ በዚሁ ፡ እንሰማማ ።

ፓሪስ ።

እኔም ፡ እስማማለሁ ፡ ይሁን ፡ በዚሁ ፡ ቀን ፤
በሉ ፡ እስከዚያው፡ድረስ፡እግዜር ፡ ይጠብቀን ። (፳፩)

ካፑሌ ፡ (ለሚስቱ ።)

እንደዚህ ፡ ያለ ፡ ባል ፡ ትልቅ ፡ ሰው ፡ የበቃ ፡
ቢሄዱ ፡ አይገኝም ፡ እግር ፡ እስተነቃ ፡
በይ ፡ ቶሎ ፡ ፍጠኝ ፡ ወደ ፡ ልጅሽ ፡ ሂጂ ፤
ነገ ፡ ጧት ፡ አሳቧን ፡ ልቧን ፡ አዘጋጁ ።

ትይንት ፡ ፭ ።

ሮሜዎና ፡ ገፍልዮት ፡ (በገፍልዮት ፡ መጻታ ፡ ቤት) ።

ገፍልዮት ።

አይዞህ፡አትቸኩል ፡ አልነጋም ፡ ሌሊቱ ፤
ቁጭ ፡ በል ፡ እናውጋ ፡ ገና ፡ ነው ፡ ሰዓቱ ፡
ተመልከት ፡ ጨለማ ፡ መሬቱን ፡ ሲሸፍን ፡
የሰማናትም ፡ ወፍ ፡ አሁን ፡ ስትዘፍን ፡
ዞትር ፡ ልማዷ ፡ ነው ፡ ሌሊቱ ፡ ሳይነጋ ፡
መጮህ ፡ ትወዳለች ፡ እመነኝ ፡ አትሥጋ ።

ሮሜዎ ።

ይህች ፡ የንጋት ፡ ወፍ ፡ ነች ፡ አሁን ፡ የጮሽችው ፤
ትክክል ፡ ይታያል ፡ ገፍልዮት ፡ ተመልከችው ፡

ሰማይ ፡ ወገግ ፡ አለ ፡ ያው ፡ በምሥራቅ ፡ በኩል ፤
ሰዓቱ ፡ ደረሰ ፡ እንግዴህ ፡ ልቸኩል ፡
በቼሮና ፡ አድሬ ፡ ቢያገኙኝ ፡ ሳልወጣ ፡
መስፍኑ ፡ ፈርደዋል ፡ በሞት ፡ እንድቀጣ ፡
ልዳን ፡ ያልኩ ፡ እንደሆን ፡ ሕይወቴን ፡ ወድጄ ፡
መሄድ ፡ ይገባኛል ፡ አሁን ፡ ተሰድጄ ።

ገፍልዮት ።

እኔ ፡ መች ፡ አጣሁት ፡ ይህ ፡ ያሁኑ ፡ ብርሃን ፡
የሰማይ ፡ ፋና ፡ ነው ፡ የኮከብ ፡ ውጋጋን ፡
ሌሊት ፡ በጨለማ ፡ ሳይነጋ ፡ ሌሊቱ ፡
ለምን ፡ ትሄዳለህ ፡ አሁን ፡ ወደ ፡ ማንቱ ፡
አይዞህ ፡ እንጫወት ፡ ሌቱ ፡ አልነጋም ፡ ገና ፤
ጊዜ ፡ አለን ፡ እስኪታይ ፡ የንጋቱ ፡ ፋና ።

ሮሜዎ ።

ዘፈኑ ፡ ሲወጣ ፡ አልሰማንም ፡ ካፉ ፡
አልነጋም ፡ ሌሊቱ ፡ አልጮሽችም ፡ ወፍ ፡
ይህም ፡ በሰማይ ፡ ላይ ፡ የሚታይ ፡ ውጋጋን ፡
አይደለም ፡ የመጣ ፡ ከፀሓይዋ ፡ ብርሃን ፡
ብለን ፡ እንካደው ፤ እምኝ ፡ ልቀበል ፡
ሳልወጣ ፡ ይያዙኝ ፡ ተይገጭም ፡ ልገደል ፡

ካንቺ ፣ ተለይቼ ፣ የሐዘን ፣ ኩነኔ ፣
 ከሚያገኘኝ ፣ መዋት ፣ እመርጣለሁ ፣ እኔ ።
 አልፈራም ፣ ፈጽሞ ፣ በሞት ፣ ፍርድ ፣ ብቀጣ ፤
 ገላላውያን ፣ ከፈቀደች ፣ የፈለገው ፣ ይምጣ ፤
 ወፎች ፣ አልተንጫጩም ፣ ሌሊቱም ፣ አልነጋ ፤
 ገላላውያን ፣ ጨዋታ ፣ አምጪ ፣ እንግዲህ ፣ እናውጋ ፤

ገላላውያን ።

እኔ ፣ ብዬ ፣ ነበር ፣ ገና ፣ ነው ፣ ሌሊቱ ፤
 አሁን ፣ ገና ፣ ታየኝ ፣ ትክክል ፣ መንጋቱ ፣
 ንጋት ፣ ነው ፣ የመጣው ፣ ሂድ ፣ ቶሎ ፣ ተነሣ ፤
 አምልጠህ ፣ ሽሽ ፣ ቶሎ ፣ ብረር ፣ በግሥገሣ ፣
 እየው ፣ ተመልከተው ፣ የንጋት ፣ ወገግታ ፤
 ጨለማውን ፣ ቀዶ ፣ ሄደ ፣ እየበረታ ፣
 አስተውለው ፣ መሬቱ ፣ ሲታየን ፣ ተገልጦ ፤
 አሞኝኝኝ ፣ ወጁ ፣ ድምፅዋ ፣ ተለውጦ ፣
 ፍጠን ፣ ቶሎ ፣ ውጣ ፣ እየው ፣ እንደ ፣ ነጋ ፤
 ተነሥ ፣ ቶሎ ፣ ጥፋ ፣ አይንካህ ፣ አደጋ ።

ሞግዚት ።

እናትሽ ፣ ነቅተዋል ፣ እመቤቱ ፣ ዕወቂ፤
 መንጋቱ ፣ ነውና ፣ በጣም ፣ ተጠንቀቂ ።

ገላላውያን ።

ደኅና ፣ ሰንብት ፣ ልበል ፣ እኔው ፣ አስቀድሜ ፤
 እንግዲህ ፣ ደኅና ፣ ሁን ፣ ሮሚዎ ፣ ወንድሜ ።
 ሮሚዎ ።
 ገላላውያን ፣ ደኅና ፣ ሁኝ ፣ ደኅና ፣ ሰንብት ፣ ፍቅሬ ፤
 ገላላውያን ።

አደራ ፣ እንዳገኘው ፣ እኔ ፣ ያንተን ፣ ወሬ ፣
 ሁል ፣ ጊዜ ፣ ጸፍልኝ ፣ መሆንህን ፣ ጤና ፤
 መቼ ፣ እንደማገኝህ ፣ አላውቀውምና ።

ሮሚዎ ።

መቼም ፣ ቢሆን ፣ ካንቺ ፣ አይለይም ፣ ልቤ ፤
 እጽፍልሻለሁ ፣ ሁል ፣ ጊዜ ፣ ደብዳቤ ።

ገላላውያን ።

አንተ ፣ ስታስበው ፣ ወደ ፊት ፣ ዳግመኛ ፣
 እንገናኛለን ፣ ትላለህ ፣ ወይ ፣ እኛ ?

ሮሚዎ ።

አምናለሁ ፣ ፍቅሬ ፣ ሆይ ፣ አምላክ ፣ እንዲራራ ፤
 ትምህርት ፣ ይሆናል ፣ ያሁኑ ፣ መከራ ።

ገላላውያን ።

የሆንኩትን ፣ እንጃ ፣ እኔ ፣ ግን ፣ ለራሴ ፤
 መጥፎ ፣ መጥፎ ፣ ነገር ፣ ያስባል ፣ መንፈሴ ።

ሮሜዎ ።

ያገኘን ፡ መከራ ፡ ስለ ፡ ሆነ ፡ ብርቱ ፡
ከመንፈሳችን ፡ ውስጥ ፡ አይጠፋም ፡ ስሜቱ ፤
ዠልዩት ፡ ደኅና ፡ ሁኝ ፡ ረፈደ ፡ ሰዓቱ ፡ (ሄደ) ።

የካፑሌ ፡ ሚስት ፡ (የዠልዩት ፡ እናት)

ወዴት ፡ ነው ፡ ያለሽው ፡ ልጄ ፡ ተነሣሽ ፡ ወይ ፤

ዠልዩት ።

ይሽው ፡ ተነሣሁኝ ፡ ምነው ፡ እናቴ ፡ ሆይ ፤

(ለብቻዋ ፡ ቀስ ፡ ብላ) ።

ምን ፡ ነካት ፡ እናቴ ፡ እንዲህ ፡ ጧት ፡ ተነሥታ ፡
ፈልጋኝ ፡ አታውቅም ፡ በማለዳ ፡ መጥታ ።

(የካፑሌ ፡ ሚስት ፡ ወዴልጅዋ ወዴዠልዩት ፡ መኝታ ፡ ቤትገባች)

የካፑሌ ፡ ሚስት ።

ዐፈር ፡ አስመሰለሽ ፡ የቲባልት ፡ ሐዘን ፡

ያስፈልጋል ፡ ልጄ ፡ ማሰብ ፡ ማመዘዘን ፡

እንባ ፡ ቢያፈሱለት ፡ ቢያለቅሱለት ፡ በጣም ፡

ሰው ፡ አንዴ ፡ ከሞተ ፡ ተመልሶ ፡ አይመጣም ፡

ሐዘን ፡ የሚያስረሳ ፡ ደስ ፡ የሚያሰኝ ፡ ወሬ ፡

ይዠፍ ፡ ወዳንቺ ፡ ዘንድ ፡ መጥቻለሁ ፡ ዛሬ ።

ጃጂ

ዠልዩት ።

እናቴ ፡ ንገሪኝ ፡ እንደ ፡ ምን ፡ ያለ ፡ ነው ፤

የካፑሌ ፡ ሚስት ።

በቲባልት ፡ መሞት ፡ በብዙ ፡ ያዘነው ፡

ልብሽ ፡ እንዲጽናና ፡ በጣም ፡ በማሰቡ ፡

መልካሙ ፡ አባትሽ ፡ አላረፈም ፡ ልቡ ፤

በዚሁ ፡ ምክንያት ፡ ሳይውልም ፡ ሳይድር ፡

ቁርጧል ፡ ለጥሩ ፡ ባል ፡ ጎሙስ ፡ አንቺን ፡ ሊድር ።

ባልሽ ፡ የሚሆነው ፡ ቆንገሩ ፡ ነው ፡ ጌታ ፡ ሰው ፤

በዘርም ፡ በገንዘብ ፡ ምንም ፡ የማያንሰው ፡

እንዲያውም ፡ ገልጫ ፡ ልንገርሽ ፡ ካሁኑ ፤

መልካሙ ፡ ፓሪስ ፡ ነው ፡ ወጣት ፡ መከፋከፍ ።

ዠልዩት ።

እናቴ ፡ ሆይ ፡ ምነው ፡ በፊት ፡ ሳንማከር ፡

እንደ ፡ ምን ፡ ይሆናል ፡ እንዲህ ፡ ያለ ፡ ነገር ፡

አስቀድመን ፡ እኛ ፡ ተጫጭተን ፡ በደንቡ ፡

ሳላውቀው ፡ ሳይውቀኝ ፡ በፍጥነት ፡ ተጋቡ ፡

እንዴት ፡ ትላላችሁ ፡ እንዲህ ፡ በችኩላ ፤

አሁንም ፡ በቶሎ ፡ ፈልጉለት ፡ መላ ፡

እኔ ፡ አልችልምና ፡ ለማግባት ፡ በቶሎ ፤

አባቴን ፡ ንገሪው ፡ እንደ ፡ ምንም ፡ ብሎ

ቃል ፡ ቢኖር ፡ ምናልባት ፡ ለፓሪስ ፡ የሰጠው ፡
አንድ ፡ ዘዴ ፡ ፈጥሮ ፡ ቶሎ ፡ እንዲለውጠው ።

የካፑሌ ፡ ሚስት ።

አፍሽን ፡ አታጥፊ ፡ ምክንያት ፡ አታምጪ ፡
ያለቀ ፡ ነገር ፡ ነው ፡ ዐርፈሽ ፡ ተቀመጪ ።

ገላሌት ።

አድምጪኝ ፡ እናቴ ፡ እንግዲያውስ ፡ ስሚ ፤
አባቴም ፡ አይልፋ ፡ አንቺም ፡ አትድከሚ ፡

የመጣ ፡ ቢመጣ ፡ መቼም ፡ ቢሆን ፡ ደግሞ ፡
እኔ ፡ አላገባም ፡ ፓሪስን ፡ ፈጽሞ ።

የካፑሌ ፡ ሚስት ።

አልገባም ፡ ጨርሼ ፡ እኔ ፡ በዚህ ፡ ጣጣ ፤
ንገሪው ፡ ላባትሽ ፡ ይኸው ፡ ወዲህ ፡ መጣ ።

ካፑሌ ፡ (ገባ) ።

ምነው ፡ ምን ፡ ሆናችሁ ? በይ ፡ ልመለስ ፡ ሄጄ ፤
ታዲያስ ፡ ነገርሻት ፡ ወይ ፡ ነገሩን ፡ ለልጄ ?

የካፑሌ ፡ ሚስት ።

እኔ ፡ ከሷ ፡ ጋራ ፡ አልችልም ፡ ክርክር ፤
ትችል ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ አስረዳት ፡ በምክር ።

ካፑሌ ።

እስቲ ፡ እኮ ፡ ንገሪኝ ፡ ምንድነው ፡ ነገሩ ፡
አሁን ፡ ምን ፡ ይባላል ፡ ደርሶ ፡ ግርግሩ ።

የካፑሌ ፡ ሚስት ።

ትችል ፡ ትመስላለህ ፡ አንተ ፡ ደግሞ ፡ ደርሶ ፡
የምሥራች ፡ « እንቢ » ፡ ብላለች ፡ ጨርሶ ፡
የመጣ ፡ ቢመጣ ፡ ይልቁንም ፡ ደግሞ ፡
አላገባም ፡ አለች ፡ ፓሪስን ፡ ፈጽሞ ።

ካፑሌ ።

እግራችንን ፡ ስማ ፡ እኛን ፡ አመስግና ፡
በትልቅ ፡ ደስታ ፡ መቀበል ፡ ቀረና ፡
እንቢ ፡ አለች ፡ ብትይኝ ፡ ገሮዬም ፡ አይሰማ ፤
እስቲ ፡ ልስማው ፡ እኔ ፡ ትናገረው ፡ ደግማ ።

ገላሌት ።

ለክፋት ፡ አይደለም ፡ አትቂጣ ፡ አባቴ ።

ካፑሌ ።

እረግ ፡ የኛ ፡ ሕፃን ፡ ትንሿ ፡ ማሚቲ ፡
የማነሽ ፡ ለዛ ፡ ቢስ ፡ የማነሽ ፡ ወልጋዳ ፤
የማነሽ ፡ አመዳም ፡ የማነሽ ፡ ገዳዳ ፡
ባለወግ ፡ አድርገን ፡ እኛ ፡ ነን ፡ ያጠፋን ፡
ብታውቁው ፡ ባታውቁው ፡ አረ ፡ ምን ፡ አለፋን ።

በግድ ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ በጎይል ፡ የምንድር ፡
 መች ፡ ያስፈልግና ፡ ይህ ፡ ሁሉ ፡ ንግግር ፡
 ነገ ፡ በማለዳ ፡ ተዘጋጅተሽ ፡ ውጪ ፤
 ከተክሊሉ ፡ ቦታ ፡ ዐውቀሽ ፡ እንድትመጪ ፡
 ታዛዢ ፡ ነሽና ፡ የወለድኩሽ ፡ ልጄ ፤
 እኔ ፡ እድርሻለሁ ፡ በጎይል ፡ አስገድጄ ፤
 ለወግ ፡ መጠየቄ ፡ ቅብጠት ፡ ነው ፡ አብጄ ፡
 እስከዚያ ፡ ድረስ ፡ ግን ፡ በፊቴ ፡ አትለፊ ፤
 ዐይንሽን ፡ አልየው ፡ ካጠገቤ ፡ ጥፊ ።

ገፍጾት ።

ነገሩን ፡ ላስረዳህ ፡ አባቴ ፡ አድምጠኝ ፤
 ጋብቻው ፡ ፈጠነ ፡ ጥቂት ፡ ጊዜ ፡ ስጠኝ ።

ካፑሌ ።

ነገርሽ ፡ እሬት ፡ ነው ፡ መሪር ፡ ነው ፡ ኩምጣጣ ፤
 ካፍሽ ፡ ካንደበትሽ ፡ አንድ ፡ ቃል ፡ አይውጣ ፡
 ሴት ፡ ልጅ ፡ እንቢብትል፡አለው ፡ አንድ ፡ አገባብ
 መች ፡ ተሠርቶ ፡ ያውቃል ፡ እንዲህ ፡ ያለ ፡ ጥጋብ ፤
 ዘሩ ፡ የታወቀ ፡ መልኩ ፡ የሚያኩራ ፡
 ገንዘብ ፡ የተረፈው ፡ ስሙ ፡ የተጠራ ፡
 ደገና ፡ ባል ፡ ፈልጎ ፡ በሰንት ፡ መከራ ፡
 አባቷ ፡ ሲያመጣ ፡ ወዲያ ፡ ወዲህ ፡ ዞሮ ፡

ከቤት ፡ ተወዝፋ ፡ የኛ ፡ ሴት ፡ ወይዘሮ ፡
 እኔ ፡ ባል ፡ አልሻም ፡ ትላለች ፡ ሞጋጌ ፤
 መካን ፡ ሰው ፡ ይሻላል ፡ ከመውለድ ፡ ባለጌ ።
 ጥጋብሽ ፡ ነው ፡ እኮ ፡ ደሜን ፡ የሚያፈላው ፤
 ምኑ ፡ ነው ፡ እባክሽ ፡ ፓሪስ ፡ የሚጠላው ፡
 ያለባል ፡ ለመኖር ፡ ከሆንሽ ፡ የምትወጂ ፡
 ምን ፡ ቸገረኝ ፡ እኔ ፡ ወደ ፡ ገዳም ፡ ሂጂ ፡
 ነገር ፡ ግን ፡ ከሆነ ፡ ማግባትሽ ፡ የማይቀር ፡
 የመረጥኩልሽን ፡ ይገባሻል ፡ ማፍቀር ፡
 ያላንድ ፡ ክርክር ፡ ያላንድ ፡ ቅሬታ ፡
 ፈቃዴን ፡ መቀበል ፡ አለብሽ ፡ ግዴታ ።
 የምትይ ፡ ከሆነ ፡ የኔን ፡ ፈቃድ ፡ እንቢ ፡
 ከዛሬ ፡ ጀምረሽ ፡ ሂጂ ፡ ገደል ፡ ግቢ ፤
 ዐይንሽን ፡ አልየው ፡ በዚህ ፡ በኔ ፡ ግቢ ።
 የካፑሌ ፡ ሚስት ።

ቀስ ፡ ብሎ ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ አባት ፡ ከመከረ ፡
 አንተም ፡ አበዛኸው ፡ ነገርህ ፡ ከረረ ።

ካፑሌ ።

አትግቢ ፡ ፈጽሞ ፡ አንቺ ፡ በኔ ፡ ሥራ ፤
 ሂጂ ፡ ወደ ፡ ጓዳ ፡ ከሴቶቹ ፡ ጋራ ፡
 ቀኑን ፡ ሙሉ ፡ ባላብ ፡ ሌሊቱን ፡ በሕልሜ ፡
 ባል ፡ ስፈልግላት ፡ በመኖር ፡ ደክሜ ፡

በስንት ፡ ዐይነት ፡ ዘዴ ፡ እኔ ፡ ተጣጥሬ ፡
 እግዚአብሔር ፡ ረድቶኝ ፡ ይኸውና ፡ ዛሬ ፡
 የሚሆን ፡ ሰው ፡ ባገኝ ፡ ጨዋ ፡ ባለገንዘብ ፡
 እሜቴ ፡ ፈጠሩ ፡ ሠላሳ ፡ ሺሕ ፡ ሰበብ ።
 ስሚኝ ፡ እኔ ፡ ደግሞ ፡ ልንገርሽ ፡ ካሁኑ ፤
 እሱን ፡ ካላገባሽ ፡ ታዘቢኝ ፡ በውኑ ፡
 የትም ፡ ትሄጃለሽ ፡ አብርራሽ ፡ ከቤቴ ፤
 እርሜን ፡ አወጣለሁ ፡ ቈርጫ ፡ ካንጀቴ ።
 ልጅና ፡ አባት ፡ ሆነን ፡ መኖራችን ፡ ቀርቶ ፡
 ክጄሽ ፡ ትሄጃለሽ ፡ አልምርሽም ፡ ከቶ ፡
 ስለዚህ ፡ አስቢ ፡ ከልብሽ ፡ ምክሪ ፤
 የሚከተለውን ፡ ተመልክተሽ ፡ ፍሪ ፡
 ካሁኑ ፡ ጀምረሽ ፡ በነገሩ ፡ ሥጊ ፤
 ቃሌ ፡ አይታጠፍም ፡ ጳላ ፡ ልብ ፡ አድርጊ ።

(ከገሌ ፡ ከቤት ፡ ወጥቶ ፡ ሄደ) ።

ገልጾት

እባክሽ ፡ እናቴ ፡ ለልጅሽ ፡ እዘኝ ፤
 ባይሆን ፡ እንኳን ፡ አንቺ ፡ ከኔ ፡ ወገን ፡ ሁኝ ፡
 ቀኑ ፡ ረዘም ፡ ይበል ፡ ጥቂት ፡ ጊዜ ፡ ስጡኝ ፤
 አሳቤን ፡ ሳታውቁ ፡ በከንቱ ፡ አትቆጡኝ ።

ገዴታ ፡ ካልሆነ ፡ በጣም ፡ ካልቸገረኝ ፡
 እንቢ ፡ አልልምና ፡ ምክንያት ፡ ካልኖረኝ ።

የካፑሌ ፡ ሚስት ።

ዕዳሽን ፡ በጨርቅሽ ፡ እንደምትፈልጊ ፡
 አንቺ ፡ እንደ ፡ ፈቃድሽ ፡ እንዳሻሽ ፡ አድርጊ ።
 (እናቷም ፡ ወጥታ ፡ ሄደች) ።

ገልጾት

ርጂኝ ፡ አንቺ ፡ እባክሽ ፡ ምክሪኝ ፡ ሞግዚቴ ፤
 ምስጢር ፡ ተካፋዬ ፡ አንቺ ፡ ነሽ ፡ እናቴ ፡
 የኛን ፡ ተክሊል ፡ ማንም ፡ አይችልም ፡ ሊያፈርሰው ፡
 ዳሩ ፡ ግን ፡ ድብቅ ፡ ነው ፡ አያውቅም ፡ ማንም ፡ ሰው ፡
 እባክሽ ፡ ምክሪኝ ፡ ዘዴ ፡ አታጭምና ፤
 ጨነቀኝ ፡ ጠበባኝ ፡ አገኘኝ ፡ ፈተና ።

ሞግዚት

ቃሌን ፡ ብትሰሚ ፡ ተራዬን ፡ ልናገር ፤
 ሮሜዎ ፡ ሰው ፡ ገድሎ ፡ ተሰደደ ፡ ካገር ፡
 ልትኖሩ ፡ ከሆነ ፡ ለብቻ ፡ ለብቻ ፡
 በዚህ ፡ ይፈርሳል ፡ የናንተ ፡ ጋብቻ ፡
 በዚህ ፡ ላይ ፡ ደግሞ ፡ አባትሽ ፡ ላባቴ ፡
 ቂመኛ ፡ ነውና ፡ ደመኛ ፡ ጠላቴ ፤
 ዕርቅ ፡ ይኖራል ፡ ማለት ፡ መጓጓት ፡ ነው ፡ ከንቱ ።

ስለዚህ ፡ ፓሪስን ፡ እሺ ፡ ብለሽ ፡ አግቢ ፤
 ሮሜዎን ፡ በልብሽ ፡ በቃሽ ፡ አታስቢ ፡
 ደግሞስ ፡ ምንና ፡ ምን ፡ እነዚህ ፡ ሁለቱ ፤
 ፓሪስ ፡ የላቀ ፡ ነው ፡ በውበት ፡ በሀብቱ ፡
 በዘር ፡ በጌትነት ፡ ይበልጣል ፡ በሁሉ ፤
 ደግሞስ ፡ ከዚህ ፡ በላይ ፡ ሕግስ ፡ ቢሆን ፡ ቅሉ ፡
 በድብቅ ፡ የሆነው ፡ አይረጋም ፡ ተክሊሉ ።

ገፍልዮት ።

እውነት ፡ ካንጀት ፡ ነው ፡ ወይ ፡ የምትናገረ ?

ሞግዚት ።

ከልቤ ፡ መሆኑን ፡ አትጠራጠሪ ።

ገፍልዮት ።

መልካም ፡ ነው ፡ በይ ፡ ሄደሽ ፡ ንገሪያት ፡ ለናቱ ፤
 መሄዴ ፡ ነውና ፡ በፍጥነት ፡ መውጣቱ ፡
 ወደ ፡ አባ ፡ ሎራ ፡ ዘንድ ፡ በፍጥነት ፡ ደርሼ ፡
 እመጣለሁ ፡ በያት ፡ አሁን ፡ ተመልሼ ። (ሞግዚት ፡ ሄደች)

(ገፍልዮት ፡ ብቻዋን) ።

ለማ ፡ ልናገረው ፡ ምስጢራን ፡ ገልጬ ፡
 ወደ ፡ አባ ፡ ሎራ ፡ ዘንድ ፡ ልሂድ ፡ እንጂ ፡ ሮሜ ፡
 ከካህናቶች ፡ ዘንድ ፡ ቢበጅም ፡ ቢከፋ ፡
 የነፍስ ፡ መድኃኒት ፡ ምን ፡ ጊዜም ፡ አይጠፋ ።

ሌላስ ፡ አላገኝም ፡ ልቤን ፡ ጠልቆ ፡ የሚያይ ፡
 ሁሉም ፡ አውራ ፡ ናቸው ፡ ሰው ፡ የለም ፡ ባለም ፡ ላይ ፡ (ሄደች)

አራተኛ ፡ አክት ።

ትይንት ፡ ፩ ።

አባ ፡ ሎራና ፡ ገፍልዮት ።

ገፍልዮት ።

ይዘኑልኝ ፡ በጣም ፡ አባቱ ፡ አባ ፡ ሎራ ፤
 በኔ ፡ ላይ ፡ ዘንድሮ ፡ የመጣው ፡ መከራ ፡
 ፍጻሜ ፡ የለውም ፡ ቁርጫሌሁ ፡ ተስፋ ፤
 ይርዱኝ ፡ እባክዎ ፡ ጨርሼ ፡ ሳልጠፋ ።

አባ ፡ ሎራ ።

አዝኛለሁ ፡ ልጄ ፡ ነገሩን ፡ ሰምቼው ፤
 አሁን ፡ መጥቶ ፡ ነበር ፡ ፓሪስን ፡ አግኝቼው ፡
 ተክሊሉን ፡ ለናንተ ፡ ጎሙስ ፡ እንድሞላ ፡
 ለምኖኝ ፡ ነበረ ፡ እንዲህ ፡ በችኩላ ፡
 እንደ ፡ ምን ፡ ይሆናል ፡ ብዬ ፡ መለስኩለት ፤
 በነገሩ ፡ በጣም ፡ አዝኛለሁ ፡ በውነት ።

ገፍልዮት ።

እንግዲያው ፡ ከሰሙት ፡ እንሆ ፡ ችግራ ፤
 ሥቃዬ ፡ የጠና ፡ ብርቱ ፡ ነው ፡ አሳራ ፡

እሄድ ፡ ነበር ፡ በውነት ፡ ሴት ፡ ባለሆን ፡ ጠፍቼ ፤
 ለፓሪስ ፡ ሊድሩኝ ፡ ቁርጠው ፡ ዘመዶቼ ፡
 አስጨንቀው ፡ ያዙኝ ፡ ይኸው ፡ በግዴታ ፤
 አባትም ፡ እናትም ፡ የምድር ፡ ሁሉ ፡ ጌታ ፡
 ቋግኬር ፡ የዳረውን ፡ አይችልም ፡ ሊያፋታ ።
 እኔና ፡ ሮጊዎን ፡ ሁለቴ ፡ ሲድረን ፡
 በፊት ፡ በጥበቡ ፡ ከልብ ፡ አፋቀረን ፤
 ቀጥሎ ፡ በርስዎ ፡ በካህኑ ፡ ሥልጣን ፡
 ባርኮ ፡ አገናኘን ፡ በተከሊል ፡ ቃል ፡ ካዳን ።
 አባቴና ፡ እናቴ ፡ ይህን ፡ አላወቁ ፤
 ለፓሪስ ፡ ሊድሩኝ ፡ እንሆ ፡ ታጠቁ ፡
 እንግዲህ ፡ አባቴ ፡ እርስዎ ፡ ከግኬር ፡ ጋራ ፡
 በርትተው ፡ ያድኑኝ ፡ ከዚህ ፡ ከመከራ ፡
 የማይቻል ፡ ሆኖ ፡ ካልተገኘ ፡ ዘዴ ፡
 ብልሃቴን ፡ መፈለግ ፡ አለብኝ ፡ በግዴ ፡
 ይኸው ፡ በዚህ ፡ ጩቤ ፡ ሆዴን ፡ እቀድና ፡
 እገላገላለሁ ፡ ከዚህ ፡ ከፈተና ።

አባ ፡ ሎራ ።

ኅጢአቱ ፡ ትልቅ ፡ ነው ፡ በነፍስ ፡ የሚያስቀጣ ፤
 በገዛ ፡ እጅኸ ፡ መዋት ፡ ባሳብኸ ፡ አይምጣ ።

ፓሪስን ፡ ለማግባት ፡ ልብኸ ፡ ካልፈቀደ ፡
 ይህን ፡ ያኸል ፡ በውነት ፡ ሆድኸ ፡ ካልወደደ ፡
 ግልጥ ፡ አድርጊና ፡ ንገራኝ ፡ አትፍሪ ።

ዠላዩት ።

እግዚአብሔር ፡ ብቻ ፡ ነው ፡ መንፈስን ፡ መርማሪ ፡
 ፓሪስን ፡ ከማግባት ፡ በውነቱ ፡ አባቴ ፡
 አሁን ፡ ባሁን ፡ ፈጥኖ ፡ ይምጣ ፡ ጊዜ ፡ ሞቴ ፡
 ልገረፍ ፡ ልስቀል ፡ በሥቃይ ፡ ልገደል ፤
 ወስዳችሁ ፡ ወርውሩኝ ፡ ጣሉኝ ፡ ወደ ፡ ገደል ፡
 የትም ፡ ተረስቼ ፡ ለዋረድ ፡ ለጉላላ ፤
 ብትፈልጉ ፡ ዳሩኝ ፡ ለዱር ፡ ወሮ ፡ በላ ፡
 ከኸብ ፡ ጋራ ፡ እስሩኝ ፡ ከነብር ፡ ካንበሳ ፤
 ካፅም ፡ ጋራ ፡ ቅዠሩኝ ፡ ከትኩስ ፡ ሬሳ ፡
 እሳት ፡ አንድዳችሁ ፡ አሁን ፡ ከነ ፡ ነፍሴ ፡
 አቃጥሉኝ ፡ በቁጫ ፡ ከእግር ፡ እስከ ፡ ራሴ ፡
 ወደ ፡ አራዊት ፡ ጎራ ፡ ጣሉኝ ፡ ወደ ፡ ዋኸ ፤
 ሮጊዎ ፡ ከቀረ ፡ ምንም ፡ ባል ፡ አልሻ ።

አባ ፡ ሎራ ።

እኔም ፡ ባንቺ ፡ ነገር ፡ እጅግ ፡ ተጠብቤ ፡
 ልጄ ፡ ሆይ ፡ ሐዘንኸ ፡ ተሰማኝ ፡ ለልቤ ፡

የሚቻልሽ ፡ ቢሆን ፡ ልብሽ ፡ የሚደፍር ፡
 አድምጭኝ ፡ ልጄ ፡ ሆይ ፡ ልስጥሽ ፡ አንድ ፡ ምክር
 አሁን ፡ ተመልሰሽ ፡ ስትገቢ ፡ ከቤትሽ ፡
 እንደዚህ ፡ በዩና ፡ ንገሪው ፡ ላባትሽ ፡
 « ፈቃድህን ፡ ልፈጽም ፡ ፓሪስን ፡ አግብቼ ፡
 « መጥቻለሁና ፡ ይኸው ፡ ተጸጽቼ ፡
 « እንግዴህ ፡ ይደገስ ፡ ሰርጉ ፡ ይሰናዳ » ፤
 አባትሽ ፡ ይህንን ፡ ነግረሽው ፡ ሲረዳ ፡
 ይታረቃል ፡ ካንቺ ፡ መንፈሱም ፡ ይረጋል ፤
 ከንዴቱ ፡ በርዶ ፡ ይቅርታ ፡ ያደርጋል ።
 እኔም ፡ የምሰጥሽ ፡ እግዚአብሔር ፡ ቢረዳ ፡
 አንድ ፡ መድኅኒት ፡ ነው ፡ ምንም ፡ የማይገዱ፤
 ልብስሽን ፡ አውልቀሽ ፡ ስትተኝ ፡ ማታ ፡
 ደብቀሽ ፡ ሰው ፡ ሳያይ ፡ ጠጪው ፡ በቀስታ ፡
 ሌሊቱን ፡ ሳትሰሚ ፡ መድኅኒቱ ፡ ሠርቶ ፡
 ነገ ፡ ጧት ፡ ከእንቅልፍሽ ፡ መነሣትሽ ፡ ቀርቶ ፡
 ሞተሽ ፡ ትገኛለሽ ፡ ትንፋሽሽም ፡ ጠፍቶ ፡
 ወስደው ፡ ይቀብሩሻል ፡ ሞታለች ፡ ተብሎ ፤
 ለቤተ ፡ ሰባችሁ ፡ በሰፊው ፡ ተንጣሎ ፡
 አምሮ ፡ በተሠራው ፡ በመቃብር ፡ ቤት ፡
 ተኝተሽ ፡ ቈይተሽ ፡ ቀንና ፡ ሌሊት ፡

ታዝኖ ፡ ተለቅሶልሽ ፡ ካለቀ ፡ በኋላ ፡
 ዐውቀሽ ፡ ትንሻለሽ ፡ አንድ ፡ ቀን ፡ ሲሞላ ።
 እስከዚያ ፡ እሠራለሁ ፡ እኔ ፡ ግን ፡ ተግቼ ፤
 ደብዳቤ ፡ እጽፍና ፡ ሮሜዎን ፡ ጠርቼ ፡
 እሱም ፡ በቪሮና ፡ ተደብቆ ፡ ገብቶ ፡
 ወዳንቺ ፡ መቃብር ፡ ከኔ ፡ ጋራ ፡ መጥቶ ፡
 አንቺ ፡ ሳትነሺ ፡ አጠገብሽ ፡ ደርሰን ፡
 በምስጢር ፡ በፍጥነት ፡ ልብስሽን ፡ አልብሰን ፡
 አንቺና ፡ ሮሜዎ ፡ ከዚህ ፡ ከከተማ ፡
 ማንም ፡ ሳይጠረጥር ፡ ማንም ፡ ሰው ፡ ሳይሰማ ፡
 ወጥታችሁ ፡ ሄዳችሁ ፡ የትም ፡ በሌላ ፡ አገር ፡
 ዕረፍት ፡ አግኝታችሁ ፡ ያለ ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡
 ኑሩልኝ ፡ በሰላም ፡ በፍጹም ፡ ደስታ ፡
 ከናንተ ፡ ጋር ፡ ይሁን ፡ የእግዚአብሔር ፡ እርዳታ ።
 ትጠጭው ፡ እንደሆን ፡ ዠልዩት ፡ ሳትፈሪ ፡
 አስቢና ፡ ቶሎ ፡ ገልጠሽ ፡ ተናገሪ ፡
 እኔም ፡ መድኅኒቱን ፡ ልስጥሽ ፡ አሁን ፡ ሳልቂይ ፤
 ከዚህ ፡ በቀር ፡ ዘዴ ፡ የለኝም ፡ ልጄ ፡ ሆይ ።
 ዠልዩት ።
 መልካም ፡ ነው ፡ አባቴ ፡ ያላንድ ፡ ቅሬታ ፡
 ሳልፈራ ፡ እጠጣለሁ ፡ በትልቅ ፡ ደስታ ።

ደግሞስ ፡ በገዛ ፡ እጅ ፡ ለመሞት ፡ ስቃጣ ፡
 ከዚህ ፡ የተሻለ ፡ ምን ፡ ዘዴ ፡ ሊመጣ ።
 አባ ፡ ሎራ ፡ (ከገዳግብተው መድኅኒቱን በብልቃጥ ፡ ለመጣ)
 እንግዲያውስ ፡ እንቺ ፡ ይኸው ፡ መድኅኒቱ ፤
 እግዚአብሔር ፡ ልብሽን ፡ ያድርግልሽ ፡ ብርቱ ።

ገፍልዮት ።

አዘነው ፡ ስለ ፡ ረዱኝ ፡ ልብዎ ፡ ስለ ፡ ራራ ፡
 እግዚአብሔር ፡ ይስጥልኝ ፡ አባቴ ፡ አባ ፡ ሎራ ።

አባ ፡ ሎራ ።

ግድ ፡ የለሽም ፡ ልጄ ፡ ሳልዘገይ ፡ ፈጥኜ ፡
 እንደ ፡ ምንም ፡ ብዬ ፡ አንድ ፡ ቄስ ፡ ለምኜ ፡
 ወደ ፡ ሮሜዎ ፡ ዘንድ ፡ ጉዳዩን ፡ ሸሽኜ ፡
 ደብዳቤውን ፡ ጽፌ ፡ በምስጢር ፡ አድርጌ ፡
 እልክለታለሁ ፡ በቶሎ ፡ እንዲመጣ ፡
 ገፍልዮት ፡ በኔ ፡ ጣዬው ፤ የቀረውን ፡ ጣጣ ።


ትይንት ፡ ፪ ።

ካፑሌ ፡ የካፑሌ ፡ ሚስት ፡ ገፍልዮት ።

(ገፍልዮት ፡ ከውጭ ፡ መጣች) ።

ካፑሌ ።

በጣም ፡ ያሳዝናል ፡ ባሕርሽ ፡ ተበላሽ ፤
 ወዴት ፡ ሄደሽ ፡ ኖሯል ፡ ደግሞ ፡ እንዲህ ፡ ከመሸ ።



ገፍልዮት ።

ወደ ፡ አባ ፡ ሎራ ፡ ዘንድ ፡ ደርሼ ፡ ነበረ ፤
 ምክራቸው ፡ ገሠጸኝ ፡ ልቤ ፡ ተሰበረ ፡
 ያንተን ፡ ያባቴን ፡ ቃል ፡ ልፈጽም ፡ ፈቅጄ ፡
 የምጠላውን ፡ ሰው ፡ ስላንተ ፡ ወድጄ ፡
 ፓሪስን ፡ ሳገባ ፡ ሆኛለሁ ፡ ዝግጁ ፤
 ሰርጌ ፡ ይሰናዳ ፡ ሁሉንም ፡ አብጁ ፡
 ደግሞም ፡ ብለውኛል ፡ አጥብቀው ፡ በብርቱ ፡
 « ምሕረቱን ፡ ለምኜ ፡ ወድቀሽ ፡ ከጉልበቱ » ፡
 (ተንበረከኩች) ።

ንዴት ፡ አይግባችሁ ፡ በኔ ፡ የተነሣ ፤
 ያለፈው ፡ ጥፋቴ ፡ እንግዲህ ፡ ይረሳ ፡
 የሰላም ፡ ቤት ፡ ይሁን ፡ ያለም ፡ የደስታ ፡
 ለኔም ፡ ለልጃችሁ ፡ አድርጉ ፡ ይቅርታ ።

ካፑሌ ።

እንዲህ ፡ ያለ ፡ ካህን ፡ እግዜር ፡ የባረከው ፡
 ምክሩ ፡ ንግግሩ ፡ ለሰው ፡ የሚሰብከው ፡
 ከጸድቅ ፡ የመጣ ፡ ንጹሕ ፡ በመሆኑ ፡
 ጠልቆ ፡ ልብ ፡ ይገባል ፡ ያጠግባል ፡ በውኑ ፡
 እስቲ ፡ አሁን ፡ ባሁን ፡ እንደ ፡ ምን ፡ አድርጎ ፡
 መልሶ ፡ ላከልኝ ፡ አንቺን ፡ ወደ ፡ በጎ ።

(ከተንበረከከትበት ፡ ቦታ ፡ ያስነግታል ።)

ተነሺ ፡ ከመሬት ፡ ይብቃ ፡ አትንበርከኪ ፡ ምክሩን ፡ መከተልሽ ፡ አንቺም ፡ ተባረኪ ።

(ወደ ፡ ሚስቱ ፡ መለስ ፡ ብሎ)።

እንግዲህ ፡ ይፋጠን ፡ ይቀጥል ፡ ድግሡ ፤ አሽከሮቹ ፡ ሁሉ ፡ በሌሊት ፡ ይነሡ ፡ ተክሊሉ ፡ እንዲፈጸም ፡ ነገ ፡ በማለዳ ፡ ማንኛውም ፡ ነገር ፡ ዛሬ ፡ ይሰናዳ ።

ትይንት ፡ ፫ ። (በካፍሌ ፡ ቤት ፡ ጧ)

ካፍሌ ።

ሰዎቹ ፡ ተኝተው ፡ ሳይነሡ ፡ ካልጋ ፡ ወፎቹ ፡ ተንጫጩ ፡ ይኸው ፡ ሌቱ ፡ ነጋ ፡ ተነሡ ፡ ረፈደ ፡ እሳቱን ፡ አንድዱ ፤ መብሉን ፡ መጠጡን ፡ በቶሎ ፡ አሰናዱ ።

የገፍልዮት ፡ ሞግዚት ፡

ርስዎ ፡ ዛሬ ፡ ሌሊት ፡ ጨርሰው ፡ ሳይተኙ ፡ ቁጭ ፡ ብለው ፡ ነጋ ፡ ሥራውን ፡ ሲቃኙ ፡ በጣም ፡ መልካም ፡ ነበር ፡ አሁን ፡ ጥቂት ፡ ቢያር

ካፍሌ ።

አታስቡ ፡ ለኔ ፡ ይልቅ ፡ አትስነፉ ፡ አያሸንፈኝም ፡ ዱሮም ፡ ቢሆን ፡ እንቅልፍ ፡ መብልና ፡ መጠጥ ፡ ደኅና ፡ የሚያሳልፍ ፤

ራት ፡ አገኝ ፡ ይሆን ፡ የሠለጠነ ፡ ሰው ፤ ምንም ፡ ሳይዘጋጅ ፡ አንዱንም ፡ ሳንይዘው ፡ ስትተራመሱ ፡ እንዲሁ ፡ በከንቱ ፡ የሙሽራው ፡ መምጫ ፡ ደረሰ ፡ ሰዓቱ ፡ ዕቃ ፡ ማነሱ ፡ ነው ፡ አንዱም ፡ የሚያውካው ፡

(አሽከሮቹ ፡ ገቡ ፡ በያይነቱ ፡ ዕቃ ፡ ይዘው) ።

ምንድነው ፡ ደግሞ ፡ አንተ ፡ ይህ ፡ የተሸከምከው ፤

አሽከር ።

የጠበት ፡ ሥጋ ፡ ነው ፡ ለጥብስ ፡ የታረደ ።

ካፍሌ ።

በል ፡ ፍጠን ፡ ቶሎ ፡ በል ፡ ሰዓቱ ፡ ረፈደ ።

የካፍሌ ፡ ሚስት ።

ከምን ፡ ጊዜ ፡ ነጋ ፡ አለፈ ፡ ሌሊቱ ፤

ካፍሌ ።

አንቺን ፡ አይጠብቅም ፡ ጊዜና ፡ ሰዓቱ ፡ ሙሽራው ፡ ይመጣል ፡ አንዱን ፡ ሳትጨብጨው ፤ የሚያስፈልገውን ፡ ለወጥ ፡ ቤቱ ፡ ስጪው ፡ አለዚያ ፡ ሲቸኩል ፡ ይበላሻል ፡ ወጡ ፡ አንችም ፡ ቶሎ ፡ ለበሽ ፡ ሰርገኞች ፡ ሳይመጡ ።

የካፑሌ ፣ ሚስት ።

ገፍልዮት ፣ ሳትነሣ ፣ እኔም ፣ ልብሴን ፣ ሳልለብሽ ፣
በጣም ፣ ያስደንቃል ፣ የሰዓቱ ፣ መድረስ ፣
እመጣለሁ ፣ ብሏል ፣ ፓሪስ ፣ በሙዚቃ ፣
እንግዲህ ፣ ገፍልዮትም ፣ መተኛቷ ፣ ይብቃ።
(ሞግዚታ ፣ ገባች) ።

እንዴት ፣ ረፈደ ፣ በጣም ፣ ያስገርማል ፤
ሰርገኞቹ ፣ መጡ ፣ ሙዚቃው ፣ ይሰማል ፣
እባክሽ ፣ ፍጠኝ ፣ ቶሎ ፣ በይ ፣ አስነሻት ፤
ገላዋን ፣ ትታጠብ ፣ ልብሷንም ፣ አልብሻት ፣
ቶሎ ፣ እንደ ፣ ጨረሰች ፣ ለብሳና ፣ አገጣ ፣
አብራችሁ ፣ ካንቺ ፣ ጋር ፣ ወደኛ ፣ እንድትመጣ ፣
እኔም ፣ ሰርገኞቹን ፣ እስከዚያ ፣ ልቀበል ፤
አሽከር ፣ በሩን ፣ ክፈት ፣ እባክህ ፣ ቶሎ ፣ በል ።

ትይንት ፣ ፬ ።

በገፍልዮት ፣ መኝታ ፣ ቤት ።

ሞግዚት ፣ (ገፍልዮትን ተቀሰቅሳለች) ።

ተነሺ ፣ ረፈደ ፣ ገፍልዮት ፣ እመቤቴ ፤
ተነሺ ፣ ይሉሻል ፣ እናትሽ ፣ እሜቴ ፣
ሰርገኞች ፣ ሲመጡ ፣ ሙዚቃ ፣ ሲሰማ ፣
አትንቀሳቀስም ፣ እሷ ፣ ግን ፣ ፈጽማ ፤
ምነው ፣ ምን ፣ ሆንሽብኝ ፣ ተነሺ ፣ እንጂ ፣ ቶሎ ፤

፳፭

አንቺን ፣ ይጠብቃል ፣ ሰው ፣ ሁሉ ፣ ቸኩሎ ።
(ገልጣ ፣ ታያታለች) ።

እኔ ፣ ጠፋሁ ፣ ዛሬ ፣ ያለትንፋሽ ፣ ቀርታ ፣
ገላዋ ፣ ቀዝቅዟል ፣ እመቤቴ ፣ ሞታ ፣
እረ ፣ ትልቅ ፣ ጉድ ፣ ነው ፣ ኑ ፣ ቶሎ ፣ ድረሱ ፣
የካፑሌ ፣ ሚስት ። /

ማነው ፣ ይህን ፣ ያኸል ፣ የሚጮኸው ፣ እሱ ፣
ሞግዚት ።

አሁን ፣ በገደለኝ ፣ መሬት ፣ እኔን ፣ ውጦ ።
የካፑሌ ፣ ሚስት ።

አትጨረ ፣ እባክሽ ፣ እንግዳ ፣ ተቀምጦ ።
ሞግዚት ።

ልጅዎን ፣ ያስተውሏት ፣ በመኝታ ፣ ቤቷ ፤
የካፑሌ ፣ ሚስት ፣ (ገባች) ።

ለምንነው ፣ እስካሁን ፣ አለመነሣቷ ፣
ልጄ ፣ ገፍልዮት ፣ ተነሽ ፣ ዐይንሽን ፣ ግለጫ ፤

አባቷን ፣ ጥሩልኝ ፣ በቶሎ ፣ ከውጪ ፣
ልጄን ፣ ምን ፣ አገኛት ፣ ሞታለች ፣ ጨርሶ ።

ካፑሌ ፣ (ገባ) ።

እንግዲህ ፣ መንጫጫት ፣ ይወዳሉ ፣ ደርሶ ፣
ገፍልዮት ፣ አትመጣም ፣ ወይ ፣ ሙሽራው ፣ ሲጠብቅ ፣

ሞግዚት ።

ሞታለች ፡ ሞታለች ፡ ጉድ ፡ ነው ፡ የሚያስደንቅ ።

የካፑሌ ፡ ሚስት ።

ሞታለች ፡ የት ፡ ልግባ ፡ ጉድ ፡ ነው ፡ አወይ ፡ ልጅ ።
ምን ፡ መድኅኒት ፡ ላምጣ ፡ ወዴት ፡ ሰፍራ ፡ ሄጂ ።

ካፑሌ ።

ቂዩ፡እስቴ፡እኔ፡ልያት፡የታለች፡ ቀዝቅዛ ፡ (እየጻበላት)
ፈጽማ ፡ ሞታለች ፡ በምን ፡ ጉዴ ፡ በዛ ።
ሌሊት ፡ በጨለማ ፡ ፀሐይዋ ፡ ሳትወጣ ፡
ልጄ ፡ አበባዬ ፡ ወድቃለች ፡ ተቈርጣ ።

ሞግዚት ።

የተረገመ ፡ ነው ፡ አወይ ፡ የዛሬ ፡ ቀን ፤

የካፑሌ ፡ ሚስት ።

ምነው ፡ ብንቀበር ፡ ሁላችንም ፡ አልቀን ፤

ካፑሌ ።

ምንም ፡ አልናገር ፡ ምላሴ ፡ ታሰረ ፤
ልሳኔ ፡ በሐዘን ፡ ተቈልፎ ፡ ቀረ ።
(አባ ፡ ሎራና ፡ ፓሪስ ፡ በሙዚቃ ፡ ገቡ ።)
አባ ፡ ሎራ ።

ወደ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ እንሂድ ፡ ፍጠኑ ፤
ሙሽራዋን ፡ ጥሩ ፡ እናንተም ፡ ቶሎ ፡ ኑ ።

ካፑሌ ።

ጉድ ፡ ሆኖል ፡ ዛሬ ፡ ይተዉኝ ፡ አባቴ ፤

ጉድ ፡ ለማየት ፡ ኖሯል ፡ የቂየች ፡ ሕይወቴ ፡
እኔ ፡ ወዴት ፡ ልድረስ ፡ የት ፡ አባቴ ፡ ልግባ ፤
ሞተች ፡ ተቀጠፈች ፡ ልጄ ፡ የኔ ፡ አበባ ።

እናቷ ፡ ሳታሰብ ፡ አባቷ ፡ ሳይሰማ ፡
ሞት ፡ የሚባል ፡ ሌባ ፡ ሌሊት ፡ በጨለማ ፡
ለካ ፡ ከቤታችን ፡ ገብቶ ፡ ተደብቆ ፡

ይዟት ፡ ሄዶ ፡ ኖሯል ፡ ልጆችንን ፡ ሰርቆ ፤
እንዴት ፡ ጉድ ፡ ሆነናል ፡ እንዲህ ፡ ተደግቦ ፡
ሰርጌ ፡ ሐዘን ፡ ሆነ ፡ ደስታችን ፡ ለቅሶ ።

ፓሪስ ።

እኔ ፡ ዕድለ ፡ ቢሱ ፡ እንዴት ፡ ያለ ፡ መርዶ ፡
እንዴት ፡ ያለ ፡ ሐዘን ፡ ጠበቀኝ ፡ ተወልዶ ።

የካፑሌ ፡ ሚስት ።

የተረገመ ፡ ነው ፡ አወይ ፡ የዛሬ ፡ ቀን ፡
ቀረን ፡ እኮ ፡ ሰዎች ፡ እንደዚህ ፡ ተሳቀን ፡
ያይኖቼ ፡ ማረፊያ ፡ ብትኖረኝ ፡ አንዲት ፡ ልጅ ፡
ያንድ ፡ ቀን ፡ ደስታ ፡ ለማየት ፡ ስዘጋጅ ፡
ለማን ፡ አቤት ፡ ልበል ፡ ሞት ፡ ይዘብኝ ፡ ሄዶ ፤
ሆዴ ፡ ተቃጠለ ፡ አንጀቴ ፡ ነደደ ።

አባ ፡ ሎራ ።

ይብቃ ፡ ለሐዘኑ ፡ አድርጉለት ፡ መጠን ፤
አስቡ ፡ ይችን ፡ ልጅ ፡ እግዚር ፡ ነው ፡ የሰጠን ፡

አሁንም ፡ እግዚአብሔር ፡ ወሰዳት ፡ መልሶ ፤
 ሐዘናችሁ ፡ አይሁን ፡ ያረመኔ ፡ ለቅሶ ፡
 ቀረባት ፡ ብላችሁ ፡ የመሬት ፡ ደስታ ፡
 ጸጸታችሁ ፡ አይሁን ፡ በጣም ፡ የበረታ ፡
 የመሬት ፡ ደስታ ፡ ምንም ፡ የለው ፡ ዋጋ ፤
 ይልቅ ፡ አይበልጥም ፡ ወይ ፡ የሰማይ ፡ ቤት ፡ ጸጋ
 ከሚያልፍ ፡ ዓለም ፡ ወጥታ ፡ ከዘለዓለም ፡ ቤቷ ፤
 መተላለፍ ፡ ነው ፡ በሰላም ፡ መግባቷ ፡
 መሆኑ ፡ ቀረና ፡ ሰርጃ ፡ በመሬት ፡ ላይ ፤
 ብርሃን ፡ ወዳለበት ፡ ሄደች ፡ ወደ ፡ ሰማይ ፡
 እናድርጋት ፡ ስንል ፡ ምድራዊት ፡ ሙሽራ ፡
 አይሆናትም ፡ ብሎ ፡ የመሬት ፡ መከራ ፡
 ሺሕ ፡ ጊዜ ፡ የላቀ ፡ ደስታ ፡ አዘጋጅቶ ፡
 እግዚአብሔር ፡ ወሰዳት ፡ በፈቃዱ ፡ ጠርቶ ፡
 የሰርግ ፡ ልብሷን ፡ ብሳ ፡ እንዳማረች ፡ በክብር ፡
 በሉ ፡ ያዟትና ፡ እንሂድ ፡ መቃብር ።

አምስተኛ ፡ አክት ።

ትይንት ፡ ፩ ።

ሮሚዎ ። (በተሰደደበት ፡ አገር ፡ ሆኖ) ።

መሠረት ፡ ቢኖረው ፡ የኔ ፡ ሕልም ፡ ዛሬ ፡
 አገኝ ፡ ይመስለኛል ፡ ደስ ፡ የሚያሰኝ ፡ ወሬ ፡

፳፱

ገፍልዬት ፡ ስትመጣ ፡ ስታገኘኝ ፡ ሞቼ ፡
 አልቅሳ ፡ ስትሰመኝ ፡ እኔ ፡ ተዘርግቼ ።
 ጳላም ፡ በሷ ፡ ትንፋሽ ፡ ሕይወቴን ፡ አድኼ ፡
 ከሞት ፡ ተነሥቼ ፡ አየሁኝ ፡ ነግሼ ።
 በጣም ፡ ደስ ፡ ብሎኛል ፡ ዛሬ ፡ ጧት ፡ ጀምሮ ፤
 ሰላም ፡ ይሰማኛል ፡ የመንፈስ ፡ የአእምሮ ።

(ቤልሻጥር ፡ ቦት ፡ ጫማ ፡ አድርጎ ፡ መጣ) ።

ቤልሻጥር ፡ ጎበዙ ፡ እንኳን ፡ ገባህ ፡ ደኅና ፡
 ምን ፡ ወሬ ፡ ይዘህ ፡ መጣህ ፡ ዛሬ ፡ ከኬሮና ?
 ገፍልዬት ፡ ደኅና ነች ፡ ወይ? አባቴስ ፡ እንዴት ፡ ነው ?
 እሷ ፡ ደኅና ፡ ብትሆን ፡ ግድ ፡ የለም ፡ የቀረው ።
 ገፍልዬት ፡ እንደ ፡ ምን ፡ ነች ? አሁንም ፡ አድኼ ፡
 ልጠይቅህ ፡ በጣም ፡ ሺሕ ፡ ጊዜ ፡ መልሼ ።

ቤልሻጥር ።

ደኅና ፡ ነች ፡ ልበልህ ፡ አልነካትም ፡ ዐፈር ፤
 እንደሌላው ፡ ፍጥረት ፡ መሬት ፡ ሳትቀበር ፡
 ከመቃብሩ ፡ ቤት ፡ ሠርተው ፡ አባቶቿ ፡
 ካዘጋጁት ፡ ገብታ ፡ እግሮቿም ፡ እጆቿ ፡
 ታስረው ፡ ሳትገነዝብ ፡ በማዕርግ ፡ ተንጋላ ፡
 ተኝታ ፡ አየናት ፡ ያንቀላፋች ፡ መስላ ።
 እንዲህ ፡ በጌትነት ፡ ገፍልዬት ፡ ተቀበረች ፤
 በቃ ፡ የሷ ፡ ነገር ፡ እንደ ፡ ዘበት ፡ ቀረች ።

ነፍሷ : ግን : ወደ : እግዚር : ዐረገች : ወደ : ላይ ፤
ዐርፋ : ከዚህ : ዓለም : ወጣች : ወደ : ሰማይ =
ሮሜዎ = (ዐድገጋጤ : ፊቱ : ተለወጠ) =
ምን : አገኛትና ? በምን : የተነሳ ?

ቤልሻጥር =

ጧት : ባልጋዋ : ላይ : በድን : ሆና : ሬሳ :
ተገኘች : ከእንቅልፍ : ሳትነቃ : ሞታ ፤

ሮሜዎ =

እንደዚህ : ከሆነ : የገፍልዮት : ሁኔታ :
ደግ : ነው : መልካም : ነው ፤ ብርዕ : ቀለም : አምጣ
ፈረሰች : ተከራይ : ፈጥነህ : መንደር : ውጣ :
ማንም : ሰው : ሳያዩኝ : ማንም : ሰው : ሳይሰማ :
መሄዴ : ነውና : ሌሊት : በጨለማ =

ቤልሻጥር =

እባክህ : ጌታዬ : ፊትህ : ተለወጠ ፤
ደምህም : ጠቂረ : ልቤ : ደነገጠ :
ቻለው : ሐዘንህን : ከትዕግሥት : ጋራ =

ሮሜዎ =

አትሥጋ : ግድ : የለም : ቤልሻጥር : አትፍራ =
የማይሆን : አይሆንም : የሚሆን : ይሆናል ፤

ይልቅ : ቶሎ : ፍጠን : ጊዜው : ያልፍብናል =
(ቤልሻጥር : ሄደ ፤ ሮሜዎ : ብቻውን) =

እንገናኛለን : ገፍልዮት : ዛሬ : ማታ ፤
ወዳንቺ : ለመድረስ : ቶሎ : በደስታ :
መንገዱን : መፈለግ : አለብኝ : ግዴታ :
መድኅኒት : የሚሸጥ : አንድ : ጎረቤቴ :
መኖሩን : ዐውቃለሁ : እኔ : በሕይወቴ :
አይቼ : አላውቅም : ችግረኛ : እንደ : እሱ ፤
ሁል : ጊዜ : ያደፈ : ቀዳዳ : ነው : ልብሱ :
የተጎዳ : ሰው : ነው : ድህነት : ያጠቃው ፤
ሰውነቴ : ከስቷል : የመደብር : ዕቃው :
አሮጌ : ብቻ : ነው : ቂሻሻ : ሰባራ ፤
ተጠርጎ : የማያውቅ : የለበሰ : ዐቧራ =
ከሱቁ : ስገባ : እኔም : አስተውዬ :
እሱን : ባየሁ : ቅጥር : አሰብኩ : እንዲህ : ብዬ ፤
በማንቱ : ከተማ : ለሰው : መርዝ : የሸጠ :
በምንም : አኳኝን : አውጥቶ : የሰጠ :
ምንም : እንኳ : የሚያዝ : በሞት : እንዲቀጣ :
ጎይለኛ : ዐዋጅ : ቢኖር : ተጽፎ : የወጣ :
መርዝ : የሚፈልግ : ሰው : ብዙ : ገንዘብ : ሰጥቶ ፤
ይህን : ችግረኛ : ቢጠይቀው : መጥቶ ፤

for tomorrow

አይጠረጠርም ፡ እንቢ ፡ እንደማይለው ፣
ሰለዚህ ፡ ጠርቼ ፡ እስኪ ፡ ልሞክረው ፡
አንተ ፡ መድኅኒት ፡ ሽያጭ ፡ እባክህ ፡ ወዲህ ፡ ፣

መድኅኒት ፡ ሽያጭ ።

ምነው ፡ ሮሜዎ ፡ አይደለም ፡ ወይ ፡ ደኅናን
ሮሜዎ ።

ሰው ፡ አንተን ፡ ይሻሃል ፡ ባጣ ፡ ጊዜ ፡ ጤና ፣
አንድ ፡ ነገር ፡ አሁን ፡ ልንገርህ ፡ አድምጠኝ ፤
ቶሎ ፡ የሚገድል ፡ ብርቱ ፡ መርዝ ፡ ስጠኝ ፡
አርባ ፡ ዲካ ፡ ልሰጥህ ፡ ለመርዝህም ፡ ዋጋ ፤
አንተም ፡ ትሆናለህ ፡ በዚህ ፡ ባለጸጋ ፡
አንተን ፡ ለመሰለ ፡ በጣም ፡ ለተገዳዳሪ ፡
ይህ ፡ ብዙ ፡ ገንዘብ ፡ ነው ፡ በጣም ፡ የሚረዳ ።

መድኅኒት ፡ ሽያጭ ።

ኅይለኛ ፡ መርዝ ፡ አለኝ ፡ በመደብራ ፡ ውስጥ ፡
ግን ፡ ባዋጅ ፡ ክልክል ፡ ነው ፡ ለማንም ፡ እንዳልሸጥ

ሮሜዎ ።

ሞኝ ፡ ነህ ፡ መሰለኝ ፡ ዐዋጅ ፡ ብሎ ፡ ጣጣ ፡
ራብ ፡ ለገደለህ ፡ ዐጥንትህ ፡ ለወጣ ፡
ላንተ ፡ ምን ፡ ጠቀመህ ፡ ይልቅ ፡ ስጠኝ ፡ ቶሎ ፤
ድኸነት ፡ ይታያል ፡ በመልክህ ፡ ተሥሎ ፡
ጉዳት ፡ አቈራምዶ ፡ ችግር ፡ ያሸነፈህ ፡

ከሕገ-ሰ ፡ ካዋጁ ሰ ፡ ላንተ ፡ ምን ፡ ተረፈህ ፡
እንዲህ ፡ ያለ ፡ ገዢ ፡ ሁል ፡ ጊዜ ፡ አታገኝም ፤
ፍጠን ፡ ቸኩያለው ፡ ጊዜ ፡ እኔ ፡ የለኝም ።

መድኅኒት ፡ ሽያጭ ።

ኅሊና ፡ አገደኝ ፡ ችግር ፡ ሲገፋፋኝ ።

ሮሜዎ ።

በከንቱ ፡ ክርክር ፡ እባክህ ፡ አታልፋኝ ።

መድኅኒት ፡ ሽያጭ ።

በል ፡ እንካ ፡ ይህንን ፡ በውሃ ፡ በጥብጠህ ፡
ጠጣው ፡ ስትፈልግ ፡ በሙሉ ፡ ጨልጠህ ፡
እንደ ፡ ሶምሶን ፡ እንኳ ፡ ኅይልህ ፡ ቢበረታ ፡
ክንትር ፡ ያደርግሃል ፡ በቅጽበት ፡ አንድ ፡ አፍታ።
(መርዝ፡ሰጠው ።)

ሮሜዎ ።

አንተም ፡ እንካ ፡ ውሰድ ፡ ወርቅን ፡ ተቀብለህ ፤
አትፍራ ፡ በከንቱ ፡ መርዝ ፡ ሸጥኩ ፡ ብለህ ፡
ዋና ፡ መርዝ ፡ ወርቅ ፡ ነው ፡ ከሁሉም ፡ የከፋ ፡
ብዙ ፡ ሕዝብ ፡ የፈጀ ፡ ዓለምን ፡ ያጠፋ ፡
ሀርገህን ፡ ወሰድኩት ፡ ሰጥቼ ፡ ሌላ ፡ መርዝ ፡
ነገሩ ፡ ሠራሁ ፡ ብለህ ፡ ለቁስ ፡ አትናዘዝ ።

ትይንት ፡ ፪ ።

በአባ ፡ ሎራ ፡ ቤት ።

አባ ፡ ዮሐንስ ፡ (ከውጭ ፡ መጣ) ።

ወደፊት ፡ ነው ፡ ያለኸው ፡ አባቴ ፡ አባ ፡ ሎራ ፡

አባ ፡ ሎራ ።

ተሳሳትኩ ፡ ብዬ ፡ በልቤ ፡ ባልፈራ ፡

በድምፅህ ፡ መስልክኝ ፡ የኛ ፡ አባ ፡ ዮሐንስ ።

አባ ፡ ዮሐንስ ።

ዐውቀሃል ፡ እኔ ፡ ነኝ ።

አባ ፡ ሎራ ።

አንተ ፡ እስክትመለስ ፡

እጠብቅህ ፡ ነበር ፡ ቸክዬ ፡ ባሳቤ ፡

ፈጥነህ ፡ ደረሰክልኝ ፡ ስሠጋ ፡ በልቤ ፡

መልሱን ፡ ከሮሚዎ ፡ ለጻፍኩት ፡ ደብዳቤ ፡

አመጣህልኝ ፡ ወይ ? እስቲ ፡ ቶሎ ፡ ስጠኝ ፤

አባ ፡ ዮሐንስ ።

የሆነኩትን ፡ ነገር ፡ ልንገርህ ፡ አድምጠኝ ፡

ደብዳቤህን ፡ ቶሎ ፡ ለመስጠት ፡ ወስኜ ፡

አንዱን ፡ የኛ ፡ ካህን ፡ ልፈልገው ፡ ሂጄ ፡

ወደ ፡ ሮሚዎ ፡ ቤት ፡ እንዲወስድኝ ፡ መርዶ ፡

እሱም ፡ እሺ ፡ ብሎ ፡ ሊወስደኝ ፡ ተነሥዮ ፡

ዘበኛኛ ፡ መጡና ፡ ከቤት ፡ እንዳንወጣ ፡

ዘግተውበን ፡ ሄዱ ፤ ከውጭ ፡ የመጣ ፡

በሽታ ፡ ስላለ ፡ ማንም ፡ ከሌላ ፡ አገር ፡

ሲመጣ ፡ አስቀድሞ ፡ ለካ ፡ እስቲ መረመር ፡

ለብቻው ፡ እንዲሆን ፡ የወጣው ፡ ሥራቱ ፡

የሚያስገድድ ፡ ጥር ፡ ሳልሄድ ፡ ወደ ፡ ማንቱ ፡

ሮሚዎን ፡ ሳላገኝ ፡ ሳላየው ፡ ደርሼ ፡

ያንተንም ፡ ደብዳቤ ፡ አመጣሁ ፡ መልሼ ።

ልልከው ፡ አስቤ ፡ ብሞክር ፡ ብለኛ ፡

ብጠይቅ ፡ ባስጠይቅ ፡ የሚላክ ፡ ሰው ፡ ጠፋ ፡

አልሆንልህ ፡ አለኝ ፡ ነገሩ ፡ አልሳካ ፤

ይቅርታ ፡ አድርግልኝ ፡ ደብዳቤህን እንካ ። (ሰጠው)።

አባ ፡ ሎራ ።

ምንኛ ፡ መጥፎ ፡ ነው ፡ ያመጣኸው ፡ ወሬ !

አይ ፡ አባ ፡ ዮሐንስ ፡ ጉድ ፡ ሠራኸኝ ፡ ዛሬ ።

መልክቴ ፡ በውኑቱ ፡ ትልቅ ፡ ጉዳይ ፡ ነበር ፤

በጣም ፡ የከበደ ፡ ከፍ ፡ ያለ ፡ ቁም ፡ ነገር ፡

ባለመፈጸሙ ፡ የመልክቴ ፡ አደራ ፡

እጅግ ፡ የሚያሳዝን ፡ በጣም ፡ የሚያስፈራ ፡

ነገር ፡ ለማስከተል ፡ ይችላል ፡ ወዳጄ ፤

ጽፌ ፡ የሰጠሁህ ፡ ያ ፡ ወረቀት ፡ በእጄ ፡

ለሮሚዎ ፡ ቶሎ ፡ መድረስ ፡ ነበረበት ፤

አይ ፡ አባ ፡ ዮሐንስ ፡ ጉድ ፡ ሠራኸኝ ፡ በውኑት !

እባክህ ፡ አሁንም ፡ ቶሎ ፡ እንረዳዳ ፤
ጉጠት ፡ ፈልግና ፡ አምጣልኝ ፡ ከጓዳ ።

አባ ፡ ዮሐንስ ።

ሳልችል ፡ ቀርቼ ፡ ነው ፡ በጣም ፡ ተቸግሬ ፡
ምን ፡ ሁን ፡ ትለኛለህ ፡ ስቀመጥ ፡ ታስሬ ፡
እንዴት ፡ ብዬ ፡ ልሂድ ፡ እንደ ፡ ምን ፡ አድርጌ ፤
መልካም ፡ ነው ፡ ጉጠቱን ፡ ላምጣልህ ፡ ፈልጌ ።

(አባ ፡ ዮሐንስ ፡ ወደ ፡ ጓዳ ፡ ገባ) ።

አባ ፡ ሎራ ፡ (ብቻውን) ።

ከገፍልዮት ፡ መቃብር ፡ ብቻዬን ፡ ገሥግሼ ፡
መዝጊያውን ፡ ልክፍተው ፡ በቶሎ ፡ ደርሼ ፤
መድረስ ፡ ይገባኛል ፡ በቶሎ ፡ በቅጽበት ፤
ጊዜው ፡ ደርሷልና ፡ የምትነሣበት ።
በተነሣች ፡ ጊዜ ፡ ሮሜዎን ፡ ስታጣ ፡
እንደ ፡ ምን ፡ ትረግመኝ ፡ በንዴት ፡ በቀጣ ፡
አምጥቼ ፡ ላስቀምጣት ፡ በቤቴ ፡ ሸሽጌ ፤
ከዚያም ፡ እንደ ፡ ገና ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ፈልጌ ።

ደግሞ ፡ ለሮሜዎ ፡ ሲሆን ፡ ዛሬ ፡ ማታ ፡
ጽፌለት ፡ ይመጣል ፡ ሁሉንም ፡ ሐተታ ።

ትይንት ፡ ፫ ።

(ፓሪስ ፡ ካሸከሩ ፡ ጋር ፡ አበባና ፡ መብራት ፡ ይዞ ፡ ወደ ፡ ገፍልዮት ፡
መቃብር ፡ መጣ) ።

ፓሪስ ።

መብራቱንም ፡ አጥፋው ፡ እንግዲህ ፡ ይበቃል ፤
ሰው ፡ የመጣ ፡ እንደሆን ፡ ምናልባት ፡ ማን ፡ ያውቃል ፡
እዚህ ፡ ሰው ፡ እንዲያየኝ ፡ አልፈልግምና ፤
በል ፡ ቅረብ ፡ ተጠጋ ፡ አንተም ፡ ወደዚህ ፡ ና ።
ገሮህን ፡ አቁመህ ፡ ተጠንቅቀህ ፡ ስማ ፤
ኩሽታ ፡ ስትሰማ ፡ ወይም ፡ የሰው ፡ ጫማ ፡
ምልክት ፡ እንዲሆን ፡ አኛጭተህ ፡ አስታውቀኝ ፡
አስቀድሜ ፡ እንዳውቀው ፡ ፈጥነህ ፡ አስጠንቅቀኝ ፤
በል ፡ እንግዲህ ፡ አሁን ፡ አበባውን ፡ ስጠኝ ።

(ፓሪስ ፡ ሄደ) ።

አሸከር ፡ (ብቻውን) ።

የተሻለ ፡ ስፍራ ፡ ባገኝ ፡ ደግ ፡ ነበር ፤
ይህ ፡ ቦታ ፡ ቀፈፈኝ ፡ አልወድም ፡ መቃብር ።

(አልፍ ፡ ብሎ ፡ ሄደ) ።

ፓሪስ ። (በገፍልዮት ፡ መቃብር ፡ ላይ) ።

ይህንን ፡ አበባ ፡ መርጬ ፡ ፈልጌ ፡
ላቀርብልሽ ፡ መጣሁ ፡ በረከት ፡ አድርጌ ።

ገጸ ፡ በረከቲ ፡ ጸጸት ፡ ነው ፡ አበባ ፤
 ሐዘን ፡ ነው ፡ ለቅሶ ፡ ነው ፡ የመረረ ፡ እንባ ፡
 ትተሽኝ ፡ ብትሄጂ ፡ ብቻዬን ፡ ቀርቼ ፡
 ልጉብኝሽ ፡ መጣሁ ፡ ሌሊት ፡ ተነሥቼ ።

(አሽከሩ ፡ አፋጩ) ።

እንሆ ፡ አፋጩ ፡ ሰማሁት ፡ አሽከራ ፤
 አሁን ፡ የሚመጣ ፡ ሰው ፡ ነው ፡ ወይስ ፡ አውሬ ፤
 ሰላም ፡ የሚነሳኝ ፡ ማነው ፡ ባሁን ፡ ሰዓት ?
 እንዴት ? ደግሞ ፡ ያውም ፡ ይዟል ፡ በእጁ ፡ መብራት
 እስክረዳው ፡ ድረስ ፡ ምስጢሩን ፡ ዐውቄ ፡
 ከለላ፡ፈልጌ፡ልየው ፡ ተደብቄ ። (አልፍ ፡ ብሎ ፡ ተደባ)
 (ሮሜዎና ፡ ቤልሻጥር ፡ መብራትና ፡ ጉጠት ፡ ይዘው ፡ መጡ) ።

ሮሜዎ ።

በል ፡ መብራቱን ፡ ስጠኝ ፤ አንተ ፡ ግን ፡ ተመለስ
 እገባለሁ ፡ እኔ ፡ መቃብሯ ፡ ድረስ ፤
 አንተ ፡ ከዚህ ፡ ቦታ ፡ እንዳትንቀሳቀስ ፡
 ገሮሮህን ፡ አቁመህ ፡ ሰው ፡ ሲመጣ ፡ ስማ ፤
 ተደብቀህ ፡ ጠብቅ ፡ እዚህ ፡ በጨለማ ።
 ያየህ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ሰው ፡ ወዲህ ፡ ሲመጣ ፡
 ከተደበቅህበት ፡ ቦታ ፡ ሳትወጣ ፡

Handwritten mark resembling a stylized 'L' or '4'.

ገፍ

በፋጩት ፡ ምልክት ፡ እኔን ፡ አስጠንቅቀኝ ፤
 ምናልባት ፡ ሰው ፡ ደርሶ ፡ ድንገት ፡ እንዳያዋኝ ።
 የገፍልዮት ፡ ሬሳ ፡ ካለበት ፡ ገብቼ ፡
 በመቃብሯ ፡ ውስጥ ፡ እሷን ፡ ተመልክቼ ፡
 ካየኋት ፡ በኋላ ፡ ከልቤ ፡ አልቅኼ ፡
 አንብቼ ፡ ሲያበቃኝ ፡ ሐዘኔን ፡ ጨርኼ ፡
 የጣቷን ፡ ቀለበት ፡ አውልቄ ፡ ከሷ ፡ ላይ ፡
 ልወስድ ፡ አስቤያለሁ ፡ ላንድ ፡ ብርቱ ፡ ጉዳይ ።
 ከወጣሁ ፡ በኋላ ፡ እኔ ፡ ከዚህ ፡ ቦታ ፡
 ይህንን ፡ ደብዳቤ ፡ ጨምረህ ፡ ሰላምታ ፡
 ላባቴ ፡ ስጥልኝ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ተጠንቀቅ ፤
 ምን ፡ ይሠራል ፡ ብለህ ፡ አሳቤን ፡ ለማወቅ ፡
 መሰለል ፡ አስበህ ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ አትጠጋ ፤
 ያገኝሃልና ፡ የመሞት ፡ አደጋ ፡
 በውነቱ ፡ ባገኝህ ፡ ይህንን ፡ ስትሠራ ፡
 እጄም ፡ አያዝንልህ ፡ መንፈሴም ፡ አይራራ ፤
 ልብ ፡ በል ፡ ተጠንቀቅ ፡ ለሕይወትህ ፡ ፍራ ።
 ቤልሻጥር ።

እኔ ፡ ከዚህ ፡ ቦታ ፡ አልንቀሳቀስም ፤
 ስታስጠንቅቀኝ፡ትእዛዝ ፡ አላፈርህም ። (ሮሜዎ ፡ ሂደ)።

ሮሜዎ : (የገፍገፍትን : የመቃብርዋን : በር :

ሊከፍት : ይታገላል) =

ከጥንት : ጀምረህ : ብትበላ : ብትበላ :

ጠንብኩኝ : የማትል : ሆድህ : የማይሞላ :

መቃብር : የሚሉህ : አንተ : መጥፎ : ከርሳም :

ለወጣት : አታዝን : ለቁንገሮ : አትሣሣም =

ገፍገፍትን : ከጥርስህ : ፈልቅቄ : ላወጣ :

መጥቻለሁና : የጥጥከውን : አምጣ :

አንዴ : ልያትና : እንባዩን : አፍስሼ :

እርሜንም : አውጥቼ : ተራዬን : አልቅሼ :

ሐዘኔን : ገልጬ : ከበቃኝ : በኋላ :

እኔንም : ከሷ : ጋር : አብረህ : እንድትበላ =

ትይንት : ፬ =

ፓሪስ =

መብራት : በጁ : ይዞ : የመጣው : ከደጅ :

ሮሜዎ : ይመስላል : ያ : የሞንታግ : ልጅ :

ጎበዙን : ቲባልትን : የገፍገፍትን : ዘመድ :

አሁን : በቅርብ : ቀን : ተጣልቶት : በመንገድ :

ገድሎ : ተፈርዶበት : ተሰዶ : የወጣ :

አሁን : ደግሞ : እዚህ : ምን : ሊፈጥር : መጣ ?

ለክፋት : ነው : እንጂ : አልመጣም : በደኅና ፤
እንግዲህ : ልያዘው : ድንገት : ልድረስና =

(ቀረበ) =

አንተ : የሞንታግ : ልጅ : ዐመፀኛ : መጥፎ :

በሰላም : ጸጥታ : የተኛውን : ዐርፎ :

ምን : ልታደርግ : ነው : ትኩሱን : ሬሳ :

ከመቃብሩ : ላይ : በል : እጅህን : አንሣ :

ና : ወዲህ : ልያዝህ : ከዚህ : ቦታ : ውጣ ፤

አሳልፌ : ልስጥህ : በሞት : ለሚቀጣ =

ሮሜዎ =

አንተ : መልካም : ወጣት : ዐርፈህ : ሂድ : በደኅና ፤

እኔ : ሞገደኛ : አጥፊ : ሰው : ነኝና :

መዘዜ : የበዛ : አሳር : የጎተተኝ :

ሕይወቴን : የጠላሁ : ኑሮ : የታከተኝ :

ሞትና : መቃብር : ጥፋት : የሸተተኝ :

የከፋው : ወንድ : ነኝ : ወደኔ : አትጠጋ ፤

ጠብ : አትፈልገኝ : ለሕይወትህ : ሥጋ =

ቲባልት : እንደዚሁ : ደርሶ : ሳይቸግረው :

በመጥፎ : ንግግር : ሆዴን : አሳረረው :

ሳልፈልግ : ገደልኩት : እሱ : ባንሣው : ጠብ ፤
አሁን : ደግሞ : አንተ : ይብቃህ : አትሳደብ =

ነፍሴን ፡ የጠላሁ ፡ ሰው ፡ በመሆኔ ፡ ፍራሻ፤
 ሳልወድ ፡ በግዴታ ፡ ዐመፅ ፡ አታሠራሻ፤
 የሚወጣው ፡ ምክር ፡ አሁን ፡ ከመላሴ ፡
 አልሠራሁበትም ፡ እኔ ፡ እንኳ ፡ ለራሴ ፡
 ስለዚህ ፡ ከራሴ ፡ አብልጫ ፡ ሰወድህ ፡
 እኔን ፡ አመስግነህ ፡ ይሻላል ፡ መሄድህ ፡
 አንድ ፡ እብድ ፡ ሰው ፡ ዛሬ ፡ የሰጠኝን ፡ ምክር
 ሰምቼ ፡ ድኛለሁ ፡ ብለህ ፡ ይልቅ ፡ ፎክር ።

ፓሪስ ።

እኔስ ፡ አለቅህም ፡ ከያዝኩህ ፡ በኋላ ፤
 መስጠት ፡ ትችላለህ ፡ ምክርህን ፡ ለሌላ ።

ሮሜዎ ።

መሞት ፡ ከፈለገህ ፡ እንቢ ፡ ብለህ ፡ በጄ ፡
 እንግዲያው ፡ ሞክረኝ ፡ መልካም ፡ ነው ፡ ወዳጅ

(ይዋጉና ፡ ፓሪስ ፡ ይወድቃል) ።

ቲባልትና ፡ ፓሪስ ፡ እኔን ፡ እያስቁጡ ፡
 እኔ ፡ ሳልነካቸው ፡ በግድ ፡ እየመጡ ፡
 በእጄ ፡ እየተወጉ ፡ ከዚህ ፡ ዓለም ፡ ወጡ ።
 እንዲህ ፡ መሞታቸው ፡ ተናግረውኝ ፡ ክፉ ፡
 ተፈርዶባቸው ፡ ነው ፡ በኔ ፡ እጅ ፡ እንዲጠፉ ፡
 እንደዚህ ፡ ከሆነ ፡ ፓሪስ ፡ ያንተም ፡ ዕጣ ፡
 ጥፋቱ ፡ ያንተ ፡ ነው ፡ በኔ ፡ እንዳትቁጣ ፡

ጸጅ

የገዡልዮት ፡ ቍንሸና ፡ ደምቆ ፡ እንደ ፡ ብርሃን ፡
 ጸርሐ ፡ አርያም ፡ መስሎ ፡ የሰማይ ፡ ውጋጋን ፡
 እያንጸባረቀ ፡ ከኮከብ ፡ ሲያበራ ፡
 ግርማ ፡ ተጉናጽፎ ፡ በታየበት ፡ ስፍራ ፡
 እንሙት ፡ ወዳጄ ፡ አብረን ፡ ከሷ ፡ ጋራ ።

(ሮሜዎ፡በገዡልዮት፡መቃብር፡ላይ፡የሐዘን፡ንግግር፡ያደርጋል)።

ይህችን ፡ ውብ ፡ አበባ ፡ ፍቅር ፡ አሳማሪ ፡
 ውሏን ፡ የማትረሳ ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ አክባሪ ፡
 ትወድ ፡ የነበረች ፡ ቁም ፡ ነገር ፡ ጨዋታ ፡
 እዩልኝ ፡ ከዘመድ ፡ ከሰው ፡ ተለይታ ፡
 የኔ ፡ ሆደ ፡ ባሻ ፡ ብቻዋን ፡ ተኝታ ፡
 ተመልከቱት ፡ እጅዋ ፡ ተመልከቱት ፡ ፊቷ ፤
 ወዚ ፡ ገና ፡ አልጠፋም ፡ ከሠራ ፡ አካላቷ ፡
 ግንባሯን ፡ ከንፈራን ፡ ተመልከቱ ፡ ጣቷን ፤
 ይህን ፡ አበቃቀል ፡ ተክለ ፡ ሰውነቷን ፡
 ገላዋ ፡ ያበራል ፡ በደም ፡ ተሸልሞ ፤
 ገዡልዮት ፡ ሞት ፡ የነካት ፡ አትመስልም ፡ ፈጽሞ ።
 እባካችሁ ፡ ሰዎች ፡ ሐዘን ፡ ተካፈሉኝ ፤
 ገዡልዮት ፡ አልሞተችም ፡ ተኝታላች ፡ በሉኝ ።
 ታውቂ ፡ የነበርኸው ፡ ጭራዊ ፡ አቀባበል ፡
 ሽቅጥቅጥ ፡ እመቤት ፡ ባለመልካም ፡ ዐመል ፡

ተወዳጅ ፡ ድምፅሽ ፡ ውብ ፡ እንደ ፡ ሙዚቃ ፡
በበገናው ፡ ቃሉ ፡ መንፈስ ፡ የሚያነቃ ፡
ዛሬ ፡ ወዴት ፡ ጠፋ? የት ፡ ቦታ ፡ ደረሰ?
ደግሞስ ፡ ዐይንሽ ፡ ቆቡን ፡ ስለ ፡ ምን ፡ ለበሰ?
ገፍልዮት ፡ ባትሞት ፡ ኖሮ ፡ በውነት ፡ ባትቀበር ፡
ሮሜዎ ፡ እዚህ ፡ ቆሞ ፡ ዝም ፡ አትልም ፡ ነበር ።
ባለም ፡ ላይ ፡ ብንሻ ፡ በውነቱ ፡ የት ፡ አለ ፡
ጨካኝ ፡ አረመኔ ፡ ሞትን ፡ የመሰለ ፡
ጥቂት ፡ አላዘነም ፡ አልሣሣም ፡ ጨርሶ ፡
ይችን ፡ ጽጌ ፡ ረዳ ፡ ሲጥላት ፡ በጥሶ ፡
ይችን ፡ አሳዛኝ ፡ ልጅ ፡ ትተዋት ፡ ሲሄዱ ፡
በሩን ፡ የዘጋ ፡ ሰው ፡ እንዴት ፡ ቻለ ፡ ሆዱ ።
እይዋት ፡ ይችን ፡ ቈንገሩ ፡ እይዋት ፡ ይችን ፡ ሎጋ
በባዶ ፡ አዳራሽ ፡ በመቃብር ፡ አልጋ ፡
ወፍ ፡ በማይዞርበት ፡ ጭር ፡ ባለ ፡ ስፍራ ፡
ብቻዋን ፡ ቀርታለች ፡ አዲሷ ፡ ሙሽራ ።
በመከራ ፡ ቅመም ፡ ባሳር ፡ ተለውሶ ፡
ገፍልዮት ፡ ሕይወታችን ፡ መሮን ፡ እንደ ፡ ኮሶ ፡
ወጣን ፡ ከዚህ ፡ ዓለም ፡ ያላንድ ፡ ደስታ ፡
እንግዲህ ፡ እንኑር ፡ እዚህ ፡ በጸጥታ ።
ባለም ፡ ቦታ ፡ ጠፍቶ ፡ ለመኖር ፡ ተዋደን ፡
እዚህ ፡ ተገናኘን ፡ ካለም ፡ ላይ ፡ ተሰደን ፡

ጾፎ

አይቈጩን ፡ እንደዚህ ፡ ካለም ፡ መውጣታችን ፤
በጣም ፡ ደስ ፡ ይበለን ፡ በዛሬው ፡ ዕጣችን ፡
ላለሙ ፡ ደስታ ፡ ለረዥሙም ፡ ዕድሜ ፡
ያው ፡ ሞት ፡ አይደለም ፡ ወይ ፡ የሁሉ ፡ ፍጻሜ?
ገላዬን ፡ ከገላሽ ፡ ዐፅምሽን ፡ ካፅሜ ፡
ሥጋዬን ፡ ከሥጋሽ ፡ ደምሽን ፡ ከደሜ ፡
ቀላቅሎ ፡ የሚያኖር ፡ ከተገኘ ፡ ቦታ ፡
ገፍልዮት ፡ ከዚህ ፡ ወዲያ ፡ ምን ፡ አለ ፡ ደስታ ።
ይቅር ፡ ደኅና ፡ ይሁን ፡ ዓለም ፡ ከነቁሙ ፤
እዚህ ፡ እኔና ፡ አንቺ ፡ እስከ ፡ ዘላለሙ ፡
መቃብር ፡ ሆኖልን ፡ የጸጥታ ፡ ገዳም ፡
ከዛሬ ፡ ጀምሮ ፡ እንኑር ፡ በሰላም ።
ከሚወዱት ፡ ጋራ ፡ እንዲህ ፡ ጎን ፡ ለጎን ፡
ምንኛ ፡ መልካም ፡ ነው ፡ ዐፈር ፡ ትቢያ ፡ መሆን ።

(ሮሜዎ ፡ መርዝ ፡ ጠጥቶ ፡ ሞተ) ።
ትይንት ፡ ፩ ።

አባ ፡ ሎራ ፡ መብራትና ፡ ጉጠት ፡ ይዘ ፡
ወደ ፡ መቃብሩ ፡ ቦታ ፡ መጣ ።
አባ ፡ ሎራ ።

ስፍራው ፡ አያስኬድም ፡ ሆነና ፡ መቃብር ፤
እያደናቀፈ ፡ ያስቸግራል ፡ ለእግር ፡

አዬ ፡ መከራዬ ፡ በዚህ ፡ ላይ ፡ ደግሞ ፡
ምንም ፡ አይታዩኝ ፡ ዐይኔ ፡ በጣም ፡ ደክሞ ፡
ማነህ ፡ አንተ ፡ እዚህ ፡ የቆምከው ፡ እንደ ፡ አጥር ፡
ቤልሻጥር ።

የሚያውቁኝ ፡ ወዳጅዎ ፡ እኔ ፡ ነኝ ፡ ቤልሻጥር ።
አባ ፡ ሎራ ።

እግዚአብሔር ፡ ይባርክህ ፡ በል ፡ ልጄ ፡ ንገረኝ ፤
በሩቅ ፡ አላይ ፡ ብሎ ፡ ዐይኔ ፡ አስቸገረኝ ፡
እዚያ ፡ በካፑሌ ፡ የመቃብር ፡ ስፍራ ፡

መብራት ፡ አይደለም ፡ ወይ ፡ የማየው ፡ ሲበራ ፡
ቤልሻጥር ።

አዎን ፡ ነው ፡ አባቴ ፡ ሄዷል ፡ እዚያ ፡ ሁታ ፡
ወዳጅዎ ፡ ሮሜዎ ፡ የኔ ፡ መልካም ፡ ጌታ ።

አባ ፡ ሎራ ።

ማን ፡ አልከኝ ?

ቤልሻጥር ።

ሮሜዎ ።

አባ ፡ ሎራ ።

አዬ ፡ የእግዚር ፡ ቀጣ ፡ ፤
ምን ፡ ያኸል ፡ ጊዜ ፡ ነው ፡ እሱ ፡ እዚህ ፡ ከመጣ ?

ቤልሻጥር ።

ልክ ፡ እኩል ፡ ሰዓት ፡ ነው ።

አባ ፡ ሎራ ።

ና ፡ እንሂድ ፡ ወደ ፡ እሱ ፤

ቤልሻጥር ።

አልችልም ፡ አባቴ ፡ አስጠንቅቆ ፡ ራሱ ፡
ወደ ፡ መቃብሩ ፡ እሱ ፡ ወዳለበት ፡

ከቶ ፡ እንዳልጠጋ ፡ ሥራውን ፡ ለማየት ፡
ከልክሎኛልና ፡ በሞት ፡ አስፈራርቶ ፤

ትእዛዙን ፡ ለመጣስ ፡ እኔ ፡ አልችልም ፡ ከቶ ።
አባ ፡ ሎራ ፡

በል ፡ ተወው ፡ ልጄ ፡ ሆይ ፡ ሠግቷልና ፡ ልቤ ፡
እስቲ ፡ ልመልከተው ፡ ብቻዬን ፡ ቀርቤ ። (አባ ፡ ሎራ ፡ ሄደ) ።

ቤልሻጥር ፡ (ብቻውን) ።

ዛፍ ፡ ተደገፍኩና ፡ እንቅልፍ ፡ ወስዶኝ ፡ ኖሮ ፡
በሕልሜ ፡ ሮሜዎ ፡ አድርጎ ፡ አምባገነን ፡

ውጊያ ፡ ገጠሙና ፡ የኔ ፡ ጌታ ፡ ሲጥል ፡
አየሁ ፡ ደግሞ ፡ ዛሬ ፡ ሌላ ፡ ሰው ፡ ሲገድል ።

አባ ፡ ሎራ ፡ (ብቻውን) ።

ይህ ፡ ደም ፡ ከየት ፡ መጣ ? ይህ ፡ ሻምላ ፡ ምንድነው ?
እዚህ ፡ የወደቀ ፡ ባለቤት ፡ የሌለው ።

(ገፍገፍት ፡ ነቃቶ ፤ አባ ፡ ሎራ ፡ ጥግ ፡ ይዘ ፡ ቆመ) ።

ገፍገፍት ።

ሮሜዎ ፡ ፍቅሬ ፡ ሆይ ፡ ማን ፡ አምጥቶ ፡ ጣለህ ?

ይኸ : ደም : ምንድነው ? ፓሪስ : ማ : ገደለህ ?
 ጨርሰው : አይሰሙም : ሞተዋል : እነሱ ፤
 ትንፋሽም : የላቸው : አይንቀሳቀሱ :
 የእንቅልፍ : የመኝታ : የዕረፍት : የጸጥታ :
 መሆኑ : ቀረና : ሰላማዊ : ቦታ ፤
 ከእንቅልፌ : ስነቃ : አወይ : መቃብሬ :
 የጦር : ሜዳ : ሆኖ : ጠብቆኛል : ዛሬ ።
 ሮሚዎች : ምን : ነካው ? ፓሪስን : ማ : መታው ?
 ይህን : እንቅልፍ ፤ ማነው : የሚፈታው ?

አባ : ሎራ ።

ይኸውልኸ : ልጄ : እግዚር : አልፈቀደም ፤
 እንዳሰብኩት : ሆኖ : ነገሩ : አልሂደም ።
 አሁንም : ቶሎ : በይ : ውጪ : ከዚህ : ቦታ ፤
 ሰዎች : መጡ : ከደጅ : ይሰማል : ጫጫታ :
 እንድትገቡ : አድርጌ : አንቺን : ካንድ : ገዳም :
 እዚያ : ትኖሪያለኸ : ልጄ : ሆይ : በሰላም :
 እባክኸ : ቶሎ : በይ : ሰዎች : ወዲህ : መጡ :

ገፍልዬት ።

ከዚህ : እኔ : አልሂድም : እርሰዎ : ፈጥነው፣ይውጡ
 (ገፍልዬት : ብቻዋን :) ፤ (አባ : ሎራ : ሂደ) ።
 ደግሞ : ይህ : ኩባያ : እዚህ : ምን : አመጣው ?
 ምን : ይሆን : ሮሚዎ : አግኝቶ : የጠጣው ?

ገ።

አሁን : ገና : ገባኝ : ዐይኔ : ተከፈተ ፤
 መርዝ : ጠጥቶ : ነው : ሮሚዎ : የሞተ ።
 ጥንቱን : ተፈጥሬ : ለዬዬ : ለለቅሶ :
 እንዴት : ያለው : ሐዘን : ቁየኝ : ተደግሶ ።
 እኔ : እሱን : ስጠብቅ : እዚህ : ተቀብሬ :
 በድን : ሆኜ : ሬሳ : ቁየሁ : እስከ : ዛሬ :
 ወይ : አለ : መታደል : መፈጠር : ላበሳ ፤
 ይኸ : ሁሉ : ደካም : ይህ : ሁሉ : ግሥግሣ ፤
 ለማየት : ኖሯል : ወይ : ወድቆ : ያንተ : ሬሳ ፤
 ለካ : መልካም : ኖሯል : ብቀር : ሳልነሣ ።
 ወደ : እሱ : ብመጣ : እኔ : አድርጌው : ዘመድ :
 እሱስ : ቀድሞኝ : ሂደል : ባላሰብኩት : መንገድ ።
 እንዳልቀየመው : የኔ : ከዳተኛ :
 መጥቶ : ካጠገቤ : እዩት : እንደ : ተኛ ።
 አወይ : ሮሚዎ : የኔ : ሆይ : ባሻ :
 አንተ : እኔን : ስትፈልግ : እኔም : አንተን : ስሻ :
 ብቻህን : ሂደሃል : ሰው : ቀርቶኛል : ሳትል :
 የጭንቅ : ወዳጅህን : እኔን : ሳትስኩትል :
 አልቀርም : ጠብቀኝ : ባለሀበት : ቦታ ፤
 ኩባያህ : ባዶ : ነው : የለውም : ጠብታ :
 አንተ : ቢስ : ሥሥታም : ንፋግ : መኩንኔ :
 ጨልጠህ : ጠጣኸው : ሳትስተርፍ : ለኔ :

ቋዩኝ ፡ ደረሰኩብህ ፡ በርሬ ፡ እንደ ፡ አሞራ ፤
 ይኸው ፡ መምጣቱ ፡ ነው ፡ እኔም ፡ ካንተ ፡ ጋራ ፤
 አልሠራህበትም ፡ አንተ ፡ ባለቤቱ ፡
 እስቲ ፡ ልታቀፈው ፡ ይግባ ፡ በስለቱ ፡
 አንጀቱ ፡ ለጨቤህ ፡ ይሁነው ፡ አፎቱ ።

(በሮሜዎ ፡ ጨቤ ፡ ሆደን ፡ ወግታ ፡ ሞተኝ) ።

ትይንት ፡ ፮ ።

የመጀመሪያ ፡ ዘበኛ ።

በል ፡ ምራን ፡ ወዴት ፡ ነው ፡ መንገዱና ፡ ስፍራው
 የፓሪስ ፡ አሽከር ።

ይኸው ፡ እዚህ ፡ ነበር ፡ መብራት ፡ የሚበራው ።
 የመጀመሪያ ፡ ዘበኛ ።

ምድሩ ፡ ደም ፡ ብቻ ፡ ነው ፡ ምድነው ፡ ነገሩ?
 እስቲ ፡ ቶሎ ፡ ግቡ ፡ ወደ ፡ መቃብሩ ፡
 ትልቁ ፡ መኩንን ፡ ፓሪስ ፡ ይኸው ፡ ሞቶ ፤
 ቀርቷል ፡ በመሬት ፡ ላይ ፡ እዚህ ፡ ተዘርግቶ ፡
 ከሁለት ፡ ቀን ፡ በፊት ፡ የቀበሯት ፡ ሞታ ፡
 ገፍልዮትም ፡ ወድቃለች ፡ በጨቤ ፡ ተወግታ ፡
 እዩ ፡ ተመልክቱ ፡ በደም ፡ ተለውሳ ፤
 አልብሶት ፡ የለም ፡ ወይ ፡ ሚዳውን ፡ ሬሳ ።
 ደግሞስ ፡ ሮሜዎ ፡ እዚህ ፡ ምን ፡ አመጣው ፤

፪፩

እሱም ፡ ደግሞ ፡ ሞቷል ፡ ትንፋሽም ፡ አይወጣው ።
 ቶሎ ፡ ንገሯቸው ፡ መስፍኑ ፡ ይጠሩ ፤
 ደግሞም ፡ ግማሻችሁ ፡ ስፍራውን ፡ መርምሩ ፡
 ይጠሩ ፡ እነ ፡ ሞንታግ ፡ ይምጡ ፡ እነ ፡ ካፍሌ ፤
 ፍተሻ ፡ ይደረግ ፡ በዚህ ፡ ቀበሌ ፡
 ምስክር ፡ ተገኝቶ ፡ ታሪኩ ፡ እስቲሰማ ፡
 የተሰወረ ፡ ነው ፡ ምስጢሩ ፡ ጨለማ ።

ሁለተኛ ፡ ዘበኛ ።

ይኸው ፡ አገኘነው ፡ የሮሜዎን ፡ አሽከር ።

የመጀመሪያ ፡ ዘበኛ ።

መስፍኑ ፡ እስቲመጡ ፡ እንዳይመረመር ።

(ሦስተኛ ፡ ዘበኛ ፡ ከአባ ፡ ሎራ ፡ ጋራ ፡ መጣ) ።

ሦስተኛ ፡ ዘበኛ ።

እያንቀጠቀጠው ፡ ጥግ ፡ ይዞ ፡ ሲያለቅስ ፡
 ይኸውና ፡ ደግሞ ፡ አገኘሁ ፡ አንድ ፡ ቄስ ፡
 ለምን ፡ እንደ ፡ ያዘው ፡ አልታወቀም ፡ ከቶ ፡
 ጌጠቱን ፡ ቀማነው ፡ በእጁ ፡ ላይ ፡ ተገኝቶ ።

ሮሜዎና : ገፍልዮት ።

የመጀመሪያ : ዘበኛ ።

መስፍኑ : እስቲመጡ : እሱን : አትልቀቁ ፤
የሚጠረጠር : ነው : ይዛችሁ : ጠብቁ ።

(መስፍኑ : ታጅቦ : መጣ) ።

መስፍን ።

እኔን : የሚያስጠራ : ሳይነጋ : ሌሊቱ ፤
ምንድነው : ንገሩኝ : እስቲ : ምክንያቱ ?

(ካፍሌ : ፤ ሚስቱና : ሌሎች : ሰዎች : መጡ) ።

ካፍሌ ።

ምስጢሩ : ምንድነው : የሰጧ : ጫጫታ ?

የካፍሌ : ሚስት ።

እረ : እንዲህ : አይደለም : የሕዝቡ : ጋጋታ :
ግግሹ : ሮሜዎ : ግግሹ : ገፍልዮት :
ግግሹቱም : ፓሪስ : እያሉ : በጨኸት :
ወደ : እኛ : መቃብር : ገቡ : እየተጋፉ ።

መስፍን ።

ነገሩን : ንገሩኝ : ደግሞ : ሆነ : ክፉ ።

የመጀመሪያ : ዘበኛ ።

ልዑል : ሆይ : ያስተውሉ : ፓሪስን : ተገድሎ ፤
እዩት : ሮሜዎ : መሬት : ላይ : ተንጋሎ :

ሮሜዎና : ገፍልዮት ።

ቀድሞ : የሞተችው : ገፍልዮት : ተመልሷ ፤
እይዋት : እሷ : ደግሞ : በደም : ተለውሷ ።

መስፍን ።

ይህ : ዐመፅ : እንደ : ምን : ሆኖ : እንደ : ተሠራ :
ፍጠት : በቶሎ : ይደረግ : ምርመራ ።

የመጀመሪያ : ዘበኛ ።

የሮሜዎ : ሎሌ : ካንድ : ካህን : ጋራ ፤
እነሆ : ተገኝቷል : አሁን : በዚህ : ስፍራ ።

ካፍሌ ።

ሚስቴ : ተመልከቺ : ልጆችን : ተኝታ ፤
እዩው : ደሚ : ሲፈስ : ሆዷ : ላይ : ተወግታ ፤
አስተውዬው : ይህ : ጨቤ : ከመጣበት : ቦታ :
ከሞንታግ : ልጅ : ላይ : ነው : ተመልከች : አፎቱ ፤
ባደውን : ይታያል : ይግባሽ : ምክንያቱ ።

የካፍሌ : ሚስት ።

እባክህን : ተወኝ : እኔ : አልቸልም : ማየት ፤
ወይ፡ልጄ : ወይ : ልጄ : ወይ : ልጄ : ገፍልዮት ።
ሐዘን : ጨፈለቀኝ : ውሃ : ሆንኩኝ : እኔ ፤

፪፻፲፭

ይህንን ፡ ትልቅ ፡ ጉድ ፡ ይህንን ፡ ጭካኔ፡
አይችልም ፡ አይችልም ፡ ሊመለከት ፡ ዐይኔ ።

(ሞንታግና ፡ ሌሎች ፡ ሰዎች ፡ መጡ) ።

መስፍን ።

ሞንታግ ፡ ወዲህ ፡ ቅረብ ፡ ተመልከተው ፡ አንተ ፡
ልጅህን ፡ አስተውለው ፡ እየው ፡ እንደ ፡ ሞተ ።

ሞንታግ ።

የልጅዋ ፡ መሰደድ ፡ ሆኖባት ፡ በሽታ ፡
ሚሰቱ ፡ ሌሊት ፡ ሞተች ፡ በሐዘን ፡ ተጎድታ ፡
ያሁን ፡ ሐዘኔ ፡ ግን ፡ በጣም ፡ ትልቅ ፡ መዓት ፤
የባሰ ፡ ጉዳት ፡ ነው ፡ የመጣ ፡ ለቅጣት ።

መስፍን ።

እንባህን ፡ አግደው ፡ አትቸኩል ፡ ለማልቀስ ፤
በፊት ፡ ምርመራውን ፡ ይገባል ፡ መጨረስ ፡
ያመፁን ፡ ምክንያት ፡ ምንጩን ፡ እንወቀው ፤
ምርመራው ፡ ይጀመር ፡ አብረን ፡ እንዝለቀው ፡
የተያዙት ፡ ሰዎች ፡ በፍጥነት ፡ ይቅረቡ ።

አባ ፡ ሎራ ።

እዚህ ፡ ያላችሁት ፡ አሁን ፡ ስታስቡ ፡
እኔ ፡ መገኘቴ ፡ በዚህ ፡ ዐመፅ ፡ ቦታ ፡
ያስጠረጥረኛል ፡ ገፍቶ ፡ በግዴታ ፡

፪፻፲፭

ዳሩ ፡ ግን ፡ ነገሩን ፡ ልናገረውና ፡
ተረዱት ፡ ዕውቁት ፡ የኔን ፡ ንጽሕና ።

መስፍን ።

ታሪኩን ፡ እንሰማ ፡ በሉ ፡ ይናገሩ ።

አባ ፡ ሎራ ።

ሐተታ ፡ አላበዛም ፡ ልናገር ፡ ባጭሩ ፤
ረዥም ፡ አይደለም ፡ ቀላል ፡ ነው ፡ ምስጢሩ ።
መልካሙ ፡ ሮሜዎ ፡ ይህ ፡ አሁን ፡ የሞተው ፡
ለገፍልዬት ፡ ባሏ ፡ ነው ፤ በተክሊል ፡ ተጋብተው ፡
ቃል ፡ ኪዳን ፡ ሞልተዋል ፡ ቁርበው ፡ እንደ ፡ ሕጉ ፡
በሃይማኖት ፡ ሥራት ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ ሲያደርጉ ፡
የተክሊሉን ፡ ሥራት ፡ ባርኮ ፡ የቀደሰው ፡
እኔው ፡ ራሴ ፡ ነኝ ፤ አይደለም ፡ ሌላ ፡ ሰው ።
በዚያው ፡ ቀን ፡ ቲባልትን ፡ ቢገድለው ፡ ተፈርዶ ፡
ከዚህ ፡ አገር ፡ ወጣ ፡ ሮሜዎ ፡ ተሰዶ ፡
ገፍልዬት ፡ ዘመዶቿ ፡ ይህንን ፡ ሳያውቁ ፡
ለፓሪስ ፡ ሊድሯት ፡ እሷን ፡ ቢያስጨንቁ ፡
በሐዘን ፡ አልቅሳ ፡ ነገረችኝ ፡ መጥታ ፤
ዘዴ ፡ ካልተገኘ ፡ በገዛ ፡ እጅዋ ፡ ሞታ ፡
ልትድን ፡ አሰበች ፡ ካገኛት ፡ ፈተና ፤
እኔም ፡ በዚህ ፡ ነገር ፡ በጣም ፡ አዘንኩና ፡

መደ-ጎኒት ፡ ሰጠኋት ፤ ሕይወት ፡ አጠውልጎ ፡
 እንቅልፍ ፡ የሚያስተኛ ፡ እንደ ፡ ሞት ፡ አድርጎ ።
 ከዚያም ፡ ለሮሜዎ ፡ ወረቀት ፡ ጽፌለት ፡
 እንዲመጣ ፡ አዘዝኩት ፡ ገሥግሥ ፡ በፍጥነት ።
 ከእንቅልፍ ፡ ስትነቃ ፡ የመርዙ ፡ ጎይል ፡ አልቆ ፡
 እንዲወስዳት ፡ ነበረ ፡ ውጭ ፡ አገር ፡ ደብቆ ፡
 የኔንም ፡ ወረቀት ፡ የወሰደልኝ ፡ ሰው ፡
 የኛ ፡ ካህን ፡ ነበር ፤ እሱም ፡ ሳያደርሰው ፡
 እክል ፡ ስላገኘው ፡ በሄደበት ፡ ቦታ ፡
 መልሶ ፡ አመጣልኝ ፡ ትናንትና ፡ ማታ ።
 የገፍልዮት ፡ መነሻ ፡ ሌሊት ፡ ስለ ፡ ነበር ፡
 እኔም ፡ በጨለማ ፡ መጣሁ ፡ ስደናበር ፡
 አሳቤ ፡ ነበረ ፡ ሮሜዎ ፡ እስቲመጣ ፡
 ደብቄ ፡ ላቂያት ፡ ከቤት ፡ ሳላስወጣ ፡
 ዳሩ ፡ ግን ፡ ገሥግሼ ፡ እኔ ፡ ከዚህ ፡ ስደርስ ፡
 ወድቀው ፡ አየኋቸው ፡ ሮሜዎና ፡ ፓሪስ ።
 እሷም ፡ ነቃችና ፡ ወዲያው ፡ ስትነሣ ፡
 እግዚር ፡ ያመጣውን ፡ ብትቀበል ፡ ታግሣ ፡
 የሚሻል ፡ መሆኑን ፡ ላስረዳት ፡ ሞክሬ ፡
 ከደጅ ፡ ድምፅ ፡ ሰማሁ ፡ ሳጥናናት ፡ በምክሬ ።
 ለመንጋት ፡ እንድትሄድ ፡ እኔን ፡ ተከትላ ፡
 ምክሬን ፡ አልሰማችም ፡ ቀረች ፡ እንቢ ፡ ብላ ፤

፫፻፮

፫፻፯

እኔም ፡ የመጣውን ፡ ለማየት ፡ በኋላ ፤
 ወጥቼ ፡ መጣሁኝ ፡ ይኸው ፡ እዚህ ፡ ቦታ ፡
 ያስረዳ ፡ ነበረ ፡ የገፍልዮት ፡ ሁኔታ ፡
 ሐዘኗ ፡ መሆኑን ፡ በጣም ፡ የበረታ ።
 ከዚያ ፡ በኋላ ፡ ግን ፡ የሆነውን ፡ ነገር ፡
 አላየሁምና ፡ አልኻልም ፡ መናገር ፡
 ገፍልዮት ፡ ሮሜዎን ፡ በተክሊል ፡ ማግባቷን ፡
 ታውቀዋለችና ፡ ጠይቁ ፡ ሞግዚቷን ፡
 እንግዲህ ፡ ልቀጣ ፡ ቃሌ ፡ ቢገኝበት ፡
 በውስጡ ፡ የገባ ፡ ሐሰትና ፡ ውሸት ።

መስፍን ።

ጸድቅ ፡ ሰው ፡ አድርገን ፡ እርስዎን ፡ ከማክበር ፡
 አቋርጠን ፡ አናውቅም ፤ የሮሜዎን ፡ አሽከር ፡
 በፍጥነት ፡ አቅርቡት ፡ ያየውን ፡ ይናገር ።

ቤልሻጥር ።

የገፍልዮትን ፡ መዋት ፡ ጌታዬ ፡ ብነግረው ፡
 መርዶውን ፡ ሲሰማ ፡ ሐዘን ፡ አሰከረው ፡
 ወዲያው ፡ ተነሣና ፡ እየገሠገሠ ፡
 ሌሊት ፡ እዚህ ፡ ቦታ ፡ ከኔ ፡ ጋር ፡ ደረሰ ።
 ይህንን ፡ ደብዳቤ ፡ ላባቴ ፡ ስጥ ፡ ብሎ ፡
 እኔን ፡ እንዳልገባ ፡ በብርቱ ፡ ከልክሎ ፡
 ትእዛዙን ፡ ባልፈጽም ፡ በሞት ፡ አስፈራርቶ ፡

አየሁት ፡ ሲገባ ፡ እኔን ፡ እዚህ ፡ ትቶ ።
መስፍን ።

ደብዳቤውን ፡ ስጠኝ ፡ እስቲ ፡ ልመልከተው ፤
የፓሪስም ፡ አሽከር ፡ ይጠራ ፡ ወዴት ፡ ነው ፡ ?
(የፓሪስ ፡ አሽከር ፡ ቀረባ) ።

ሌሊት ፡ በጨለማ ፡ ደግሞ ፡ ያንተ ፡ ጌታ ፡
እዚህ ፡ ለምን ፡ መጣ ፡ እመቃብር ፡ ቦታ ፡ ?
የፓሪስ ፡ አሽከር ።

አበባ ፡ ሊያስቀምጥ ፡ እመቃብር ፡ ላይ ፡
መጣና ፡ እኔንም ፡ እዚህ ፡ ሁኝ ፡ እንዳይ ፡
አዞኝ ፡ እንደጠብቅ ፡ እዚህ ፡ እንደቀመጥ ፡
ሰው ፡ የመጣ ፡ እንደሆን ፡ ምልክት ፡ እንደሰጥ ፡
ስጠብቅ ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ መብራት ፡ ይዞ ፡ መጣ ፡
አፋጩሁ ፡ ጌታዬም ፡ ከመቃብር ፡ ወጣ ።
ሁለቱ ፡ ሲዋጉ ፡ ይኸው ፡ እዚህ ፡ ስፍራ ፡
ቶሎ ፡ ሮጩ ፡ ወጣሁ ፡ ዘበኛ ፡ ልጠራ ።

መስፍን ።

አምነን ፡ ለመቀበል ፡ እኛ ፡ የቄሱን ፡ ቃል ፡
ተመልክቼዋለሁ ፡ ደብዳቤው ፡ ይበቃል ።
የፍቅራቸው ፡ ነገር ፡ የገፍልዬትም ፡ መሞት ፡
ይኸው ፡ ይነበባል ፡ በደብዳቤው ፡ ጽፎት ፡
ሁሉንም ፡ ገልጦታል ፤ ከገፍልዬትም ፡ ጋራ ፡

ጸጌ

ለመሞት ፡ መምጣቱን ፡ ይኸው ፡ እዚህ ፡ ስፍራ ፡
መድኃኒት ፡ የሚሸጥ ፡ ድኻ ፡ ሰው ፡ አግኝቶ ፡
መርዝ ፡ ይዞ ፡ እንደ ፡ መጣ ፡ በገንዘቡ ፡ ገዝቶ ፡
ይኸው ፡ ተናግሮታል ፡ የሠራውን ፡ ሥራ ፤
ማስረጃው ፡ በቂ ፡ ነው ፡ ትክክል ፡ የጠራ ። ፊ
ካፍልና ፡ ሞንታግ ፡ የት ፡ ናችሁ ፡ ? አስተውሉ ፤
የበቀልን ፡ ፍሬ ፡ ዛሬ ፡ ተቀበሉ ፡
እንሆ ፡ ይኸ ፡ ነው ፡ የቁማችሁ ፡ ጥጋ ፤
እዩት ፡ ይህን ፡ መጻፍት ፡ ይህንን ፡ አደጋ ፡
እግዚአብሔር ፡ አስቦ ፡ እናንተን ፡ ሊቀጣ ፡
እንዴት ፡ ያለ ፡ መቅሠፍት ፡ በኛ ፡ ላይ ፡ አመጣ ።
በኛ ፡ ላይ ፡ እላለሁ ፤ ምክንያቱም ፡ ዛሬ ፡
ይኸው ፡ ሁለተኛ ፡ ዘመዴን ፡ ቆብሬ ፡
እኔም ፡ ከናንተ ፡ ጋር ፡ ተቀጣሁ ፡ አብሬ ።
ዘላለም ፡ ቁመኞች ፡ የማትመክሩ ፡
ደም ፡ ለማፍሰስ ፡ ብቻ ፡ የምትጣጣሩ ፡
ፍቅርን ፡ የጠላችሁ ፡ ሆናችሁ ፡ ስትኖሩ ፡
ትልቅ ፡ ትምህርት ፡ ነው ፡ ብትመለከቱ ፡
ዛሬ ፡ ልጆቻችሁ ፡ ለፍቅር ፡ ሲሞቱ ።
ሌላ ፡ ልጅ ፡ የላችሁ ፡ አለንሱ ፡ በቀር ፤
ከዚህ ፡ በላይ ፡ ቅጣት ፡ መቼም ፡ አይፈጠር ።

ካፑሌ ።

ይህ : የወደቀብኝ : የዛሬው : ቅጣቴ :
 ከሥጋዬ : ዘልቆ : ተሰማኝ : ላጥንቴ :
 ለኔ : ሆኖ : ሳለ : የሚገባኝ : ሞቱ :
 ንጹሕ : የኔ : ልጅ : እንደዚህ : በከንቱ :
 ደሟን : በኔ : ክፋት : መሬት : ላይ : አፍስሳ :
 መሥዋዕት : ሆኖ : ሞተች : ለክፋቴ : ካሳ ።
 ሞንታግ : ወንድሜ : ሆይ : በል : እጅህን : ስጠኝ
 ይብቃን : እንታረቅ : በፍቅር : ጨብጠኝ ።
 (እጅ : ለጅ : ይጨባጠጣሉ) ።

ደኅና : አድርገን : ከፈልን : የኅጢአትን : ዋጋ ፤
 እየው : ሲያንገበግብ : የእግዚአብሔር : አለንጋ :
 ክፉዎች : ብንሆንበት : እሱም : ክፉ : ሆኖ :
 ድብን : አደረገን : ሳይራራ : ጨክኖ :
 በውነት : ሆንኩ : ዛሬ : ዕርቅን : የምሻ : ሰው :
 በልጄ : ንጹሕ : ደም : መሬት : በፈሰሰው ።

ሞንታግ ።

እኔም : ለገፍልዮት : ይኸው : በዚህ : ስፍራ :
 ሐውልት : አቆማለሁ : በወርቅ : የተሠራ :
 ዜናዋ : እንደ : ወርቅ : ያማረ : ነውና ፤
 ዘለዓለም : እንዲኖር : ስሟ : በኬሮና :

ጳጳስ

ከልብ : ለሆነ : ለእውነተኛ : ፍቅር :
 ምሳሌ : ይሆናል : አብነት : ምስክር ።

መስፍኑ ።

ተመልከቱት : ፊቷን : የዛሬ : ጧት : ፀሐይ :
 ደመና : ለብሳሎች : ውበቷ : እንዳይታይ ፤
 ሆናለች : ከሰው : ጋር : ሐዘኑን : ተካፋይ ።
 በሉ : ሁላችሁም : ሥራችሁን : ሥሩ ፤
 ሐዘን : ያለው : ያልቅስ : ሙታን : ይቀበሩ :
 እንደ : ሙታን : ሁሉ : እኛን : በመቅጣቱ :
 ነፍሳቸውን : ያድን : እግዜር : በምሕረቱ :
 መቼም : መቼም : ቢሆን : ታይቶ : አያውቅና :
 እንደ : እነዚህ : ልጆች : የሚያሳዝን : ዜና ።

na y love is n



ኔም የሮሜዎና ገፍልዮትን ፍቅር
 ለሆነው እርሷን ገግታለሁ ።
 - I love obedemichael

civil engineer murad
 01312004 60

ከገጽ 119 ላይ
 ገጽ 120 ላይ
 ገጽ 121 ላይ